

ወንበለ መተዋዕ

ሀደ ደለው የሰነድ ክርስቶስ
1:1-7 ክመኑ ⇒ ስም 3:23-38

1000-1000-1000

1 ህድ ዳለው የሰ-ሰ ክርስቶስ እና
ሰኔ ደዋጊ፡ ሰኔ አበረሱም ተከ
ሰኔ ክኋ፡-

ՀԱՅՈՂՎՐԴ ՔՐԴԻ ՔԱՆԿԵ^Ա;
ՔՐԴ ՔՐԴԻ ՔԱՆԿԵ^Ա;
ՔՐԴ ՔՄԱՋԱ ԽՈՂԵՐԴԻ ՔԱՆԿԵ^Ա:

³ԸԱ-ԶԴ ԴԱՊԵՃ. Կ.ՆՈՒ. ԱՀ. ՖԱ
ԵՐԵՒ: Կ.ՆՈՒ ՀԱՅԵՑ ՖԱԿԵՒ:

4 አራ-ም አ-ል-ፍ-ት
አ-ራ-ም አ-ማ-ና-ዳ-ብ-ት
አ-ማ-ና-ዳ-ብ ስ-ለ-ን-ን ደ-ል-ፏ-ት

ՆՈՐՆ ՈԱՊՉՅՆ ՔԱՃԵՒ:
ՏՈԱՊՉՅՆ ՀԽՈՇ ՈԽԵՄՆ ՔԱՃԵՒ:
ՈԽԵ Կ-ԴԵՇ ՔՈԾԵՆ ՔԱՃԵՒ:

የብድ እኩይን ዳላራቻ፤
እኩይ የዋጥ ጥቅም ዳላራቻ፡፡

ዶ.ቃ.ት እ.ት. አርቶንና
ስለውምንን ያልፏ.ቴ.፣

የኢትዮጵያ የብንዱን ደልፎች
የብንዱ አበያ ደልፎች
አበያን አገኝን ደልፎች

የአሳፋ የአስተኛ ድልሏች፡
የአስተኛ የራማንኛ ድልሏች፡
የራም አዘዴ ድልሏች፡

የኢትዮን የኢትዮን ያልፈቻ፣
የኢትዮ አካላን ያልፈቻ፣
አካላ ህዝቶን ያልፈቻ፣

10 ህዝብ የሚገኘውን ድልሱች፣
የሚገኘውን አዋጅን ድልሱች፣
አዋጅን የሰጠውን ድልሱች፣

11የሰራም በረሱ ስቻ በባለሁን ከስተ፡
አከናዣኩ እየለያንስ ይልፏች፡፡

¹³ ԱՀՀ-00. Հ ՊԵՐԵՎ ՔԱՆԴԻ

ПРИЧЕСКА ДЛЯ МАМЫ

ՀՈՒՅԵ ՀԱՐԳՎԴՅՆ ՖԼԵԴԵ
ՀԱՐԳՎԴՅ ՀԻԾՅ ՖԼԵԴԵ

የር አዲቻን ዳልሱታ፡
አዲቻ አከምን ዳልሱታ፡

እኩም እልየደን ያልፈቻ፣
ለየደን እሳዣን ያልፈቻ፣
ተዘጋጀ መታደሪት አልፈቻ፣

አንዱር ማጥታን ደልፁኬ፡
ማጥታን የቆበን ደልፁኬ፡
ቆበ የሰራተኞች ይፈሩ በኩል

የሰራተኞች የሰራተኞች
የሰራተኞች የሰራተኞች

17. Հ ա մ ա ր ա ն ա մ ա ր ա ն ա մ ա ր ա ն
17. Հ ա մ ա ր ա ն ա մ ա ր ա ն ա մ ա ր ա ն

፩ የሰ-ሳ ክርስቶስ

18 ՃԱՓԵՅ ՔԱՆՈ ԻՇԾՔՈ, հին
ՖՀ: ԿԴԱ ՊՐԵԹՅՈ ԻՇՄՈՅ ՔԱՆ
ՖԸԵՒ: ՀԱՆՅՈ ՀՔ ՔԱՆ ԹՖՀ ԹՖՀ
ԹՎԱՌ ՄԵՂԱՆ ՄՔՀ ՔԱՓՀԱՆ
ՀԱԲԵԳԻ ՀԿՄՊՄԻ:: 19 ԲՈՒՅ ԻՇ
ԹՄՀ ՀԱ ՈՒՅՈ ՎՅ ԿՄ ՓԸՆ
ՖԵԲ ՔԻՆՈՒՅ ՀԱ ՀԱ ՄԱ-ԸԵՌ
ՄԸՆ Հ-ՄՄ ԹՀԵԴ ՀԱ ՓԵՆ
ՄՄԱԾՊԻ::

²⁰አቶ እን ወን ከኩ የዳ ድርጋ ተ
መለከን ጉፍታ አብቃን አትመል
ዶቱ አካን ይረዳ: “የ የበደ አልመ
ያዋጥ፤ ከድምንት ማርያም ሁኔታ ቀል
ቀል ዘን ወን አልፈፅተኝ አስ ቁጥ
ህንጻዬታ፤²¹እንደ አልመ ደው፤
አትሰ መቻሳ የሰራ ይቱ ወጪዬ፤
እና በዚ መሆኑን ፊርማ ይኖር፤”

⁹2 Ph.3 ḥā'ē/ḥā'ē/ḥā'ē: ¹⁰2 Ph.3 ḥā'ē
¹¹6 Ph.3 ḥā'ē/ḥā'ē: ¹²6 Ph.3 ḥā'ē: ¹³6 Ph.3
ḥā'ē/ḥā'ē/ḥā'ē: ¹⁴9 Ph.3 ṣe'ē ḥā'ē/ḥā'ē
¹⁵20 Ph.3 ḥā'ē/ḥā'ē/ḥā'ē:

ተን ካሙ ሌት አርሱ የመስራብ:: ¹⁷ከና
ንስ ሪፖርት አርሱም ይለ የ-በት ታራ
መ-መ:: እንስ አብነ ድረ::

¹⁸“ ሰንበታው በአዋጅ መዋና ተ-ይን
ቁ-ሪ ል-ማ ከሳ ድ-ገ-መ::
ስለዎ እ-ቁ-ደ-ንስ ሆ-ን-ቁ-ደ-ና::
ራ-ሳ ም-ስ::
ቁ-ቃ-ቃ-ሰ ሆ-ን-ቁ-ደ-ና::”

የዘረዘሩት ደ-ሰ-ሳ-ነ

¹⁹እ-ገ ዘ-ረ-ዳ ይ-ሳ በ-ራ-ት መ-ለ
ኩ ተ-ፍ-ታ ቁ-ሪ መ-ለ-ረ-ት አ-በ-ቁ-ድ
የ-በ-ቁ-ት መ-ለ-ቁ-ቱ:: ²⁰“ወ-ር ለ-በ-
መ-መ-ያ-ች በ-ር-ቦ-ደ-ን ወ-ች ይ-እ-ቁ-ች:: ከ-ል-
አ-ስ-አ-ል ይ-ች” ይ-ቁ-ች::

²¹ከ-ና-ፍ የ-በ-ቅ ከ-ሳ መ-መ-ያ-ች
ቁ-ሪ መ-መ-ያ-ች ይ-ቁ-ች በ-የ አ-ስ-አ-ል
ቁ-ች:: ²²የ-ቅ የ-በ-ቅ ከ-ሳ አ-ር-ከ-ለ-ም-ሰ በ-ከ
አ-ባ-ስ በ-ከ ዘ-ረ-ዳ ይ-ሁ-ዳ-ት ወ-ች
ቁ-ገ-ሳ-ት እ-ች ይ-ቁ-ች:: አ-በ-ቁ-ድ-ን
ወ-ች እ-ቁ-ች እ-ቁ-ች እ-ቁ-ች:: ከ-ሁ-
ት በ-የ ገ-ላ ይ-ማ-ች:: ²³የ-ቅ ይ-ቁ-ች
መ-ጋ-ሳ የ-በ-ቅ ይ-ቁ-ች:: ቁ-ሪ ከ-ሳ
ቁ-ቁ-ራ-ብ:: ከ-ን ይ-በ-ት:: “እ-ገ የ-በ-ቅ
ቁ-ቁ-ማ ጉ-መ-መ” ይ-ቁ-ማ ከ-ሳ ል-ት
ታ-ት:: ይ-በ-ት ሰ-ን እ-ሳ ል-ወ-ጥ
መ-ኩ-ም ተ-ሳ-::

ለለዎ የ-ግ-ን መ-ዳ

^{3:1-12} ከ-መ-ፈ ⇒ ^{ወ-ር 13:8} ሊ-ቁ- 3:2-17

3 በ-የ የ-ግ-ን መ-ዳ-ን ሌ-ሳ እ-ና-ም
የ-ቅ ይ-ሁ-ዳ ከ-ሳ-ት ሌ-ሳ ይ-ቁ-ች::
እ-ን-ስ-ት: “ሞ-ተ-ማ-ን” ሰ-ማ-ች ይ-ቁ-ች-ት:
ቀ-ል-ስ ይ-ቁ-ች-ት ይ-ቁ-ች:: ከ-ን-ስ-ት ሌ-ሳ
የ-ቅ-ን-ስ ሌ-ሳ እ-ሳ-ይ-ሰ ሆ-ን-ቁ-ደ-ና::
“ስ-ን-ለ-ቁ-ች” ይ-ቁ-ች:: የ-ቅ-ን-ስ
የ-ቅ-ን-ስ ሌ-ሳ እ-ሳ-ይ-ሰ ሆ-ን-ቁ-ደ-ና::
“ስ-ን-ለ-ቁ-ች” የ-ቅ-ን-ስ ሌ-ሳ እ-ሳ-ይ-ሰ
የ-ቅ-ን-ስ ሌ-ሳ እ-ሳ-ይ-ሰ ሆ-ን-ቁ-ደ-ና::
ለ-ሳ እ-ና ከ-ሳ እ-የ የ-ቅ” ይ-ቁ-ማ
የ-ቅ-ን-ስ ሌ-ሳ እ-ሳ-ይ-ሰ ሆ-ን-ቁ-ደ-ና::
⁴የ-ግ-ን እ-ሳ-ት ሌ-ሳ-ን ሌ-ሳ ሆ-ን-ቁ-ደ-ና::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት ቀ-ራ-ብ መ-እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ

ህ-ቁ-ት ቀ-ራ-ብ የ-ገ-ን-ሰ-ም ህ-ዋ-ን-ሰ-ና-ቁ-ድ
በ-ሰ-ና-ቁ-ድ:: የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::

የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::

የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::

የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::

የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::

መ-እ-ሰ-ና-ቁ-ድ

^{3:13-17} ከ-መ-ፈ ⇒ ^{ወ-ር 13:11} ሊ-ቁ- 3:21-22
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::

የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ::

¹⁸ የ-ቅ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ:: ¹⁹ የ-ቅ-ን እ-ሳ-ት-ቦ-ን:: ²⁰ የ-ቅ-ን
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን:: ²¹ የ-ቅ-ን እ-ሳ-ት-ቦ-ን:: ²² የ-ቅ-ን
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን:: ²³ የ-ቅ-ን ተ-ሳ-ት-በ-ሰ-ና-ቁ-ድ:: ²⁴ የ-ቅ-ን
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን:: ²⁵ የ-ቅ-ን እ-ሳ-ት-ቦ-ን:: ²⁶ የ-ቅ-ን
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን:: ²⁷ የ-ቅ-ን እ-ሳ-ት-ቦ-ን:: ²⁸ የ-ቅ-ን
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን:: ²⁹ የ-ቅ-ን እ-ሳ-ት-ቦ-ን:: ³⁰ የ-ቅ-ን
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን:: ³¹ የ-ቅ-ን እ-ሳ-ት-ቦ-ን:: ³² የ-ቅ-ን
የ-ቅ-ን-ስ እ-ሳ-ት-ቦ-ን::

¹⁵የብ-ሰብ ይ-በበ፣ “እማና አብ
ኑመ ማተና እብ፣ ተ ቁልጻማ ቤት-ጥ-ማ
ፈማን በብ-ቁር ወገን ከነ ገ-ይ ወብ
ና-ይ” ይ-ች-ን፡ የሆነበት እብ ድ-ው እ-ብ፡፡

¹⁶የብ-ሰብ አብ-መ መ-ቃ-ም-ን በ-ቃ-ን
ከ-ሳ በ-ሳ፣ እ-ን-ብ ሰ-ማ-ን በ-ማ-ን ህ-ፍ-ር
ዋ-ቀ-ም እ-ቶ አ-ብ-መ ገ-ት-ት ገ-ብ-አ-፡
አ-ብ-ራ-ለ እ-ቶ ቁ-ብ-ት አ-ር-ቤ-፡ ¹⁷ከ-ጥ-፡
ስ-ገ-ለ-ት ወ-ከ ሰ-ማ-ት-፡ “ከ-ት አ-ል-ሙ-ካ-የ-
አ-ብ እ-ት ድ-ለ-ቁ-ድ፡ እ-ቦ-ት ባ-ይ-ኝ-ን
መ-ድ” ይ-ች-፡፡

የብ-ሰብ ቁ-ረ-መ-ሳ

4:1-11 ካ-መ-ኩ ⇒ ፎር 1:12-13፣ ል-ቁ- 4:1-13

4 እ-ር-ቤ-ት- የ-ብ-ሰ-ብ አ-ብ ይ-በ-ብ-ብ-ት
ቁ-ረ-መ-ሳ ህ-ፍ-ር ቁ-ል-ቁ-ል-ት ሌ-ሳ
አ-ለ-ታ-ሁ ገ-ማ-፡፡ ²እ-ን-ብ እ-ር-ቤ ገ-ታ
አ-ቅ-ር-ተ-ማ-ሳ ሁ-ለ-ነ-ት እ-ቅ-ር-ተ-ሙ ሰ-ማ
ቦ-ዶ በ-ለ-ሳ-፡፡ ³የ-ብ-ሰ-ብ-በ-ት ተ-ሪ እ-ዶ-፡
“እ-ት የ አ-ል-ሙ ው-ቀ-ም ተ-ቁ-ት አ-ብ ይ-ች-
ከ-ት በ-ዳ-ና ተ-ኩ እ-ቁ-ቁ” ይ-ች-፡፡

⁴የ-ብ-ሰ-ብ የ-ብ-ሰ-ብ፣ “ዚ-ም የ-ብ-
አ-ኩ ው-ቀ-ም ከ-ሳ በ-ሳ መ-ራ-ት ይ-ራ-ት
መ-ለ በ-ዳ-ና ቁ-ፍ-ን ህ-ን-ድ-ር-ቱ-ት ይ-ቁ-ማ-
ሀ-ራ-ይ-ሂ-ራ-” ይ-ች-፡፡

የ-ሳ በ-ዳ-ና ይ-ብ-ሰ-ብ ገ-ራ-ት
ቁ-ል-ቁ-ል-ት እ-ብ ተ-ኩ ሁ-ጻ- መ-ሳ-
ቁ-ል-ማ-ሳ እ-ቦ-ቁ-ድ-፡፡ የ-እ-ነ-ብ ይ-ች-፡
“እ-ት የ አ-ል-ሙ ው-ቀ-ም ተ-ቁ-ት ገ-ት እ-ቶ
የ-ር-ቤ-፡፡

አ-ን ው-ክ-ኩ- መ-ለ-ከ-ተ-ኩ የ-ር-ቤ-፡
አ-ኩ-ም አ-ብ እ-ት ማ-ለ-ነ-ት-
ቁ-ቁ-ት ሁ-ን-ድ-ኩ-፡፡
ሁ-ር-ሕ-ኩ-ት ሰ-ባ-ቱ ይ-ቁ-ማ- በ-ራ
እ-ማ-ራ-ት-፡፡”

⁷የ-ብ-ሰ-ብ የ-ብ-ሰ-ብ፣ “ዋ-ቀ-ኩ ገ-ፍ-ት-ት
ህ-ን-ቅ-ር-ግ- ይ-ቁ-ማ- ሀ-ራ-ይ-ሂ-ራ-” ይ-ች-፡፡
⁸አ-መ-ሰ ይ-ብ-ሰ-ብ ተ-ል-ሙ አ-ብ-መ-ሰ
አ-ል ድ-ራ ተ-ቁ-ት ይ-ብ-ሰ-ብ አ-ል-በ-ኩ-
ሞ-ተ ሀ-የ ሌ-ኩ መ-ኩ-ኩ አ-ል-ይ-ኩ-
አ-ቦ-ት እ-ገ-በ-፡፡ ⁹እ-ነ-ብ ይ-ች-፡ “የ
እ-ት ከ-ፍ-ቱ-ም ዓ-በ-የ-፡፡ ወ-ገ- ከ-ነ-ብ ቤ-ት-፡

¹⁰የ-ብ-ሰ-ብ ይ-ቁ-ኩ-ኩ-፡፡”

¹⁰የ-ብ-ሰ-ብ ይ-ቁ-ኩ-ኩ-፡፡ “እ-ት ሰ-መ-ነ-ት-ኩ-ኩ-
እ-ቁ-ኩ-፡፡ ው-ቀ-ም ው-ቀ-ኩ-ኩ-፡፡ ሰ-መ-ነ-ት-ኩ-ኩ-
ቁ-ኩ-ኩ-፡፡”

¹¹የ-ብ-ሰ-ብ ይ-ቁ-ኩ-ኩ-፡፡ እ-ብ ዕ-ብ-ኩ-ኩ-፡፡
መ-ለ-ከ-ት ው-ቀ-ም ዕ-ብ-ኩ-ኩ-፡፡ እ-ብ ተ-ቁ-ኩ-
ኩ-፡፡

የ-ብ-ሰ-ብ ይ-ቁ-ኩ-ኩ-

¹²የ-ብ-ሰ-ብ የ-ብ-ሰ-ብ አ-ብ የ-ሆ-ን-ስ ቁ-ጣ-ማ-
ቁ-ጥ-ት ገ-ሳ-ት- ይ-ብ-ሳ-፡፡ ¹³እ-ን-ብ የ-ዘ-
ራ-፡፡ በ-ራ- ገ-ራ- ቁ-ጥ-ር-ጥ-ም- እ-ብ ሀ-የ
ሁ-በ-ለ-ኩ-ኩ-፡፡ ቁ-ጥ-ር-ጥ-ም- እ-ብ ቁ-ጥ-ር-ጥ-
ቁ-ጥ-ር-ጥ-፡፡ ¹⁴እ-ን-ብ አ-ብ የ-ብ-ኩ-ኩ-
ኩ-፡፡ እ-ኩ-የ-የ- ሰ-ማ-ቁ-ጥ-ም- የ-ብ-ጥ-ም-
ብ-ኩ-ኩ-፡፡ በ-ው-ኩ- ተ-ኩ-፡፡ የ-ብ-ኩ-ኩ-
አ-ብ የ-ኩ-፡፡

¹⁵“በ-ጥ-ት- ሌ-ገ- የ-ር-ዳ-ኩ- ገ-መ- ይ-ቁ-ኩ-፡

ገ-ራ- ገ-ሳ-ት- ሌ-ራ-ት- እ-ር-ጻ-መ-፡፡
በ-ገ- ቁ-ጥ-ር-ጥ-፡፡ ቁ-ጥ-ር-ጥ-፡፡
ገ-ራ- ገ-ሳ-ት- እ-ር-ጻ-፡፡
¹⁶እ-መ-ት- የ-ብ- ከ-ብ- የ-ኩ-፡፡

አ-ብ ገ-ታ እ-ር-ቤ-፡፡

ወ-ራ- ሀ-የ ደ-ደ-ኩ- የ-ብ- የ-ኩ-፡፡ እ-ኩ- በ-ኩ-፡፡”

¹⁷የ-ብ-ሰ-ብ የ-ብ- ሰ-ኩ- ይ-ቁ-ኩ-፡፡ “ዋ-ቀ-
ሞ-ት ሰ-ማ- ደ-ደ-ኩ-፡፡ መ-ብ-ራ- ይ-ብ-ሳ-፡፡”
የ-ኩ- ለ-ለ-ጥ-ት- ከ-ኩ-፡፡

የ-ራ-ቁ-ኩ- ይ-ቁ-ኩ-

4:18-22 ካ-መ-ኩ ⇒ ፎር 1:16-20፣ ል-ቁ- 5:2-11;
የ-ቁ- 1:35-42

¹⁸የ-ብ-ሰ-ብ እ-ቶ ቁ-ር-ቁ-ር ገ-ራ- ገ-ራ-
የ-ሙ-፡፡ እ-ቦ-ለ-የ- ለ-መ- ይ-ቁ-ኩ- ሀ-ጥ-ም-
አ-ብ ድ-ጥ-ር- ይ-ቁ-ማ-፡፡ እ-ቦ-ለ-ብ- እ-ን
ቅ-ር-ጥ-ር- እ-ር-ቤ-፡፡ እ-ን-ብ ቁ-ር-መ-ማ-
ቁ-ል-ቁ-ል-ት ወ-ገ- ተ-ኩ-ኩ- መ-ገ-ገ-ት- ይ-ር-

¹⁹የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ²⁰የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ²¹የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ²²የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ²³የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ²⁴የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ²⁵የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ²⁶የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ²⁷የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ²⁸የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ²⁹የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ³⁰የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ³¹የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ³²የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ³³የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ³⁴የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡ ³⁵የ-ብ- ሲ-ላ-ቁ-ኩ-፡፡

በኩ ተረጋኝ፡ ¹⁹የዕስ-ሰነድ፡ “ከታና እኩ-ት
በአቶ አንስ ቀበያ ካምት አስና ጉዳ”
ቂደን፡ ²⁰እኩንስ አቶምን መመሳኑ
እኩና እኩ ሆርዳኝና፡፡

²¹እኩንስ አቶ እኩ ከኩ ድመ አቦ
ለየን ገራጋዎ ለመ ይችንስ ያቀብ
አልመ በተደመዱትና አብረሰሰ የሆን
ስን አርሃ፡ አኩንስ አብረሰ በተደመዱ
መለን መመሳኑ ቁኩራቸ በደኝነት ከኩ
ተረጋኝ፡ ይሰሰሰ አኩንስ ወሆኑ፡ ²²እኩ
ንስ አቶምን በደኝነት ሰኞኑ አብረሰ
እኩና እኩ ሆርዳኝና፡፡

የሰሰ ውክብዕት ፈይሳኑ

²³የሰሰ መኝን ለሚሰኑ ከሰተት በር
ሰሳ፡ ወንጻለ ወቀማግ ለለቀ፡ ይበረ
ቁኩና በተደመዱትና ነው ፈይሳኑ ከተ
በየ ገልጋ በተደመዱ ከኩ ድኝኑ፡ ²⁴የየ
ንስ ስራያ መፋፈ ከሰተት ይገለሙ፡
ነሞንስ ውክብዕት ተረጋኝ፡ ገራጋዎ ወረ
ሀኔሩ ይኩተኝ ቀበመኝ፡ ወረ ውክብ
ገንዘጋዎ ይኩተኝና ወረ ልማሽኝን
እሰተት ይደግኝ፡ እኩንስ እኩንስ ፈይሳኑ፡
²⁵አ-መተኝ ውይሳኑ ገልጋዎ፡ መሬ
ወን ከ-ርሃኑ፡ ይኩተኝ ውይሳኑ
የርሃኝና ጉዳ እኩ ሆርዳኝና፡፡

ወረ እብራው

5: 3-12 ካ-መ ሚ-ቁወስ ማ-ቁወስ 6 : 20 - 23

5 የሰሰ የሙት ቅይሳኑ እኩ
ንት፡ ተረጥ አልሰቦ ቅኩ፡ በረ
ቅንስ ተረጥ ቁኩን፡ ²እኩንስ አብኩ
ቂደ እኩንስ በርሰሰ ይፈቀበ፡፡

³ ወር ሆኩንስ ለየዕ ቅኩን እብራው፡
ውቀማኝ ውይ ከን እኩና ተ-ቁ፡፡

⁴ ወር ሆኩንስ እብራው፡

ቁኩቡኑ የአርጋኝ፡፡

⁵ ወር ሆኩንስ እብራው፡

ለኩ ገልጋዎ፡፡

⁶ ወር ቁኩለ-ማ በለአኩና ይበተኝ

አ-ብራው፡፡

እኩንስ የቀኩ፡፡

⁷ እኩ-ር-ቀበዕን እብራው፡

እኩ-ር የአርጋኝ፡፡

⁸ ወር ሆኩንስ ቀልቀል እብራው፡፡

ዋይ የአርጋኝ፡፡

⁹ ወር ነገዎ በሰተት እብራው፡፡

ለኩ ውቀብ የቁኩስ፡፡

¹⁰ ወር ቁኩለ-ማ ቁኩስ

የርጋል-መግኝ እብራው፡፡

ውቀማኝ ውይ ከንስ ተ-ቁ፡፡

¹¹ የሙት ቅሞት ውይ-ከ-ቁ፡ ይኩና

እኩንስ እረሰበት፡ የሙት እኩንስ የርጋል

የቁኩስ፡ የሙት እኩንስ ይ-ቁ ወሆኑ

ሁም ወይና የ-በተኝ እኩንስ እብራ

ው፡፡ ¹² የ-ት-ኩስ የቀረብ ተ-ቁ ወሆኑ

ተኩ-ፍ ተመዳ፡ አልፈ-ቁ፡፡ እኩንስ

ይ-ቁ-ት-ኩስ እኩንስ የ-ቁ-ት-ኩስ አብኩ-መ

የርጋል-ቁ-ት-ኩስ፡፡

ለማሻፈ ሌሎ

¹³ እኩንስ ለማሻፈ ሌሎ-ቁ፡፡ ጉኑ ለማሻፈ

የሙት ይ-በ- ለማሻፈ-ማኝ አ-ከ-ሙት ይ-በ-

ይ-ሙት ይ-ገ-ኝ-አ-? ጉኑ ተ-ሙት ማ-ለ

የሙት ይ-ቁ-ት-ሙት መ-ለ ው የ-ከ-ለ

ሁን ይ-የ-የ-፡፡

¹⁴ እኩንስ እኩ ለየ ሌሎ-ቁ፡፡ መ-ረ

የ-ገ- የ- ተ- ይ-ኩ ው- የ- ው- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

¹⁵ እኩንስ እኩ ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

¹⁶ እኩ እኩንስ ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

¹⁷ እኩንስ ው- እኩ ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

¹⁸ እኩንስ ው- እኩ ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

¹⁹ እኩንስ ው- እኩ ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

²⁰ እኩንስ ው- እኩ ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

²¹ እኩንስ ው- እኩ ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

²² እኩንስ ው- እኩ ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

²³ እኩንስ ው- እኩ ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

²⁴ እኩንስ ው- እኩ ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

²⁵ እኩንስ ው- እኩ ለ- ለ- ለ- ለ-

የ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ- ለ-

ለፌ ህንፃፋኝ:: ¹⁸እን ቁጥሮን እስ
የት ሁመ፡ ሆኖ ሰሚነ ለተት ይብ
ረንት ሰር ሰ- ጉተማን ለውተመ
መለ ሰርቻ ካሳ ቀበን የከላን የከን
ቁቃን ተቀባሉን መቀማም ህንጻ::
¹⁹ከፍቅ ንግን አይችዎን ካናን ካሳ
ድቃሰለ መብት፡ ካን አካ ወር ካንስ
መብትና በርሱስ ካምና ወጪ
ዋወ ካስተት ተቁ ይችሙ፡ ንግን አይ
ችዎን ካናን አኗራ ካን መረ ካንስ በር
ስተ ካምና ግኔ ወጪም ውወ ካስተ
ገዳ ይችሙ፡ ²⁰እን አስተኞን ሁመ፡
የ ቁልጊዢ ካናን ቁልጊዢ ሂደብታ
ቁልጊዢ በርሱስተት ሰራ ማለ

፭፻፷፯

21. አዲ ነጥተ የጋጌ፣ ሆንጂ
ለኝ፣ ነመ ነመ አይሰነት ዘመርመ
ቁድማ ይረሰኑርቱ:: 22 እን ገና ለስን
ትን ሁመ፣ ነመ አየለሰሳት ይከው.
ሁ-ገብ.ማ መ-ርተቱ እንተ፣ ነውን አብ
ለሰሳትን ሪ-ፍ ቁድ መናኑን መ-ርተ
ገሙት ፍሃቱ፣ ነመ አበለሰሳትን ገ-ዋው
ኝ ይፈጥ አጠረ ገንዘምቱ አብ እንተ::
23 ክፍፍ አት የው ክፍና አይ
እርዳታ ይኖሩት የ አብ አየለሰሳ
ካማ ሰራ ቀብ የጥቃጾ፣ 24 ክፍና
እቶመ እያ እርአ የጋጌ እያ ይችሁ
የጋጌ-ገብ-ርበ አየለሰሳት አረ-ም፡
እ-ሰሳ ንዑስ ክፍና ይኖሩ::

۶۰

²⁷እኩስ ሁንጻይንመ ይችማኝ ይኩስ
ተኞችቸ:: ²⁸እን ገዢ አለንተን ሁሙ::

የጥና ይረዳኝ የጠርቸው አላለ መር
ቻ ይረዳኝ እና ወላን እኩለ፡ 29
እኩለሁም ከን ምርጫ መብት ስህተቶች፡
አቶ ከሳ ባል ጉቶ፡ እኩለ
የታማቸው የጥናው፡ ከታ
ራስ ከቶ፡ ከሳ የቶ ይበ ስዕት፡
30ኛ ሁርከኑ ከን ምርጫ መብት ስህተ
ቶች፡ እኩለ ከቶ፡ እኩለ
የታማቸው የጥናው፡ ከታ
ራስ ከቶ፡ ከሳ የቶ ይበ ስዕት፡

ወል የከተማ እርዳታ

31:Կառո՞ց ՆԵՐԻ ԱՒ-ՄԱՅԻՆ ՇԱՀ
ԱԿ ԻՆ ՈՋԱԾՈՎ ՊԱԿԵԴԻ ՖԱԿՈՂՆ:
32:ՀՅ ԴԵ ՀԱՐԴԻ ՀԱՅՄՈՒ ԿԿՈՒՅ
ՀՔ ԱՀՈ ՍԴԱԾՈՎ ՆԵՐԻ ԱՒ-
ԽԹՈԲ ՀԻ ԱՀՈ ՀՔ-Ի ԴԵՒ ԿԿՈՒՅ
Ք-ՈԾԵ ԿԿՈՒՅ-Ե Գ-Ո ՅԱԾ:

hh7

33 አመሰ አከ ሁጥተ የሸጻች;
የወ ክከኬ ጉፍታቸው ስውቅ መለ
ፈረን ህዝብነትና ፖሮግ ፈረሰኔ ምስክር::
34 እን ገኑ እስጥኑ ሁመ; መቶማ
ህዝብነትና:: ሰሚያን ህዝብነትና:: እን
ቴስ ወቀም:: 35 የወ ለፈን ህዝብ
ነትና:: እስጥ ማረሳቸ:: የወ ለ
ፍጻልሙን ህዝብነትና:: እስጥ መጠና
ወጥጥ ተደጋ:: 36 መጥከኬን ህዝብ
ነትና:: ሁጻን ተከለ እድጂ የወ ለ
ገራይና ህንጻንናው:: 37 ንብ እያን
ከልድ እያው:: ወውን ካልደም ወው::
የተኩ:: መን ክና እና ህንጻንናው:: እስ
ወ ለፈን ማረሳቸ::

የተ እናቸው እና ባለ

38፡ ‘ՔՅ ՀՅ፡ ՀՅ፡ ՔՅ ՀԱԽՆՊ
ՀԱԽԴ ՀԻ ԷՇՄ ՔԵԽՆԸՑ፡ 39ՀՅ
ՂԵ ՀՈՅԴԴ ՍՄՅ ՆՄ ՍՄԳԲ ՊՅ

*18 Ph.3 Ahm. ፳፡ *23 Ph.3 ፩፻ ፻፻፻፻፡
*23 Ph.3 ተዕብ፡ *25 Ph.3 የሸ፡ *25 Ph.3
፩፻፻፻፡ *27 Ph.3 በንዢ፻፻፻፻፡ *28 Ph.3 የሸ፡
*29 Ph.3 ስ፻፻፻፡ *37 Ph.3 ቤ፻

ՍՄՊ ՄՆԴՅԱՌԻ: Բ ԿՐՈՂ ՔԻ ՄԹՋԻՆ
ՀՈ ԹԱՇՅ ԸՆՈՒՆԵ: ՀՈ ԱՐԺՈՒՐ
ՀԴՐ ՂՎԱՐԴ: 40^ր ԿՐՈՂ ՔԻ ՈՍ
ՄԵԿ ԻՇԽԱԿԻ ՈՃ ԳԵՎԵ: ԻՇԽԱԿ
ԻՆԳ: 41^ր ԿՐՈՂ ՔԻ ՀԻՆ ՀԴՐ ՂՎԱՐ
ՀԱՄ ՄՇԽԱ ՔԻԿ ՄՈՒԻ ՀՈ ՄՖԵՆ
ՔՐՄԿ Բ ՈԵՐԾՈՒՆԵ: ՀԴՐ ՂՎԱՐ
ՀԱՄ ՄՇԽԱ ՈՃ ՀՈ ՄՖԵՆ ՔՐՄ: 42^ր
ԿՐՈՂ Փ ԸՆԵՎԵՔ ԻՆ: ՀՈ ՈՃ
ԱՓԵՎ ԱԾԳՅԱ ՄՆՅԵՎԴԵ:

卷之三

43.. አሳተቻ ይለዳ፡ የኩኬ ይ-በ
አከ ይ-ሰጠ ደንብናር፡፡ “44እኔ ገ-
አስተኛው ሁመ፡ የጥተነስለን ይለዳ፡
ወረ አስን ዝርገልታና ቅዱ ውስ ካራ፡፡
45የ ከኔ ተተን አስን አግባለን ከን
ሰማራ-ትና እኩለ ታታ-ቱ፡፡ እኔ ወረ
ሁምኑ ወረ ወራቅና እያሳ የጊበ፡ ሆነ
በኩ ቅዱ-አዋጅ ይለ-ታና የሚሰበ፡፡
46አስን የ ወረ አስን ይለተን ቅዱ ይለ-
ተን ጥሩ ማለ አርተኝ? ካዚው ወልተ
ቀበለን ተረምኩ ጥሩ ምት? 47አስን
የ አሳለያን ካስን ቅዱ ንብ ጥሩ
ተገመዋን ሆኖ ወረ ንብ መለ ማለ ማለ
ሆችቸት ይ-ርተኝ? ካዚው ማውን አርማያ
ገኘው ምት? 48አከመ አያዝነስን እን
ሰማራ መ-ያው ሆንቃዴስ ሆነ አስጋ
ወረ መ-ያ ሆንቃዴስ ተ-ሳ፡፡

Հետք Պ հե

6 “እኩ አሳን አሳን አርሃኑና ይሸቻ
ሁሸጊ ቀዢል” ከዚን ፈለ ንግድ
እረት እኩ ህጻምኑና እኩ እንደ
የ አከባ ጉዳት አገባበት ካን ሰማራ
ብሩ ተተ በግዢበታቸው”

2^o ԵՐԵՎԱՆ ՀԵՂԻ ԹՄԱՆ ԹՎԸ ՀԵՒԽԵԳ
Պ ԽԵՐԴԻ ՀԵՂԻ ՃԱՆԱԲԱՐՅ ՆՄՈՒ
ՌԵՐ ՔԾԱՄՈՒԳ ՔԾԱՆ ՄԵԿ ՈՒՅ
ԽԵՐԴԻ ԽԵՐԴԻ ԴՔՅ ՈՒ ՄԵՐԱ
ԴՀԿ ՍՅԱՌԱՋԴՅ ՀԵՂ ՔՄՈՒՅ
ՀԵՐԴԻ ՄՍՅ ՀԵՂ ԴԵ՛Ղ ՀԵՐԴԻ
ՀԵՐԴԻ 3^o Ը ՀԵՂԻ ՀԵՐԴԻ Պ ԽԵՂ

ԳԵՐ ՊԵՏ ԱՎԵԼԻ ԻՆ ԹԱՅԵ
ԵՎ ՍԵԼԻ ԻՆ ԱՅ ՄԱՅՈՒՆԻՇ
ԻՒՆԻ ՀԻ ԽՎԴԻՆ ՔԻՆ ԴԻ-
ԽՎԴԻՆ ՀԱՅ ՊԵՏ ՔԻՆ ԿՐԵ-
ԱԿԻ ՈՒ ՄՈ-ԱԼԵՐԴԻ ԴԵ Ո ԽԵՆ

h&g
6:9:13 h&g -> 4:4 11:24

ጀ. አስገኘ የመ. ወቀ ካደተኞች አከ
ፈተኑ ተስፋት ህንተአድና፡ እናን ነውታ
ሙ-ልድቻፎ ጭዕሰን መካን ስላም ካልፈ
ቀርቻለ-ከራ አበተኞች ወቀ ካደቻ ጭሰ
ቁጻ፡ ዓገመን አስገተኛሁመ፡ እናን
የተፈሱ አርጋጥኑና፡ ዓገት ገዢ የሆ
ዋቀ ካደቻ መካከት ለልጏል፡ በልቦ
መፈፋክ፡ አባይ እስ ስነ እካሳ ይኖ
ልስ ካደቻ፡ አግባብ እን ወን ይከላልን
ማቻውው አርጋ ሰን መ-ልድናን ጥ፡
ስነና፡ ገልጂስ የመ. ወቀ ካደተኞች
እኩ ኔሞተ አርማ የ-በ 4.8.8 ሁንቀ
በኋኑ ሁንጻውስበአድ፡ እናን ባይለ
ው-ቢሮ-ቻቻ ወን እናንና፡ ይገለው
ለኋ፡ ዓገባኑስበን እተመ ለልጂ ሁን
ካደተኞች ወን እናን በርግቻስ፡ ወን
በኋኑ፡ እናን እከኋኑ ሁንተአድና፡

“ Ք ԱՊԻ ԽՈ ԱԽԵ : -
“ Ք ԱՊԻ ԽՈ ԱԽԵ ՔԵԴ :
ԹՎՅՆ ԱԽԵ ԳԵՆ : ”

10 *Ճամանակակից պատճեն*

11. Հայոց են անուն պատմութիւն կազմութիւն
12. Հայոց են անուն պատմութիւն կազմութիւն

አትስ ሁማኑ ካና ተሳሰለ
13እስ ሁማኑ እልዋጥ መለ
ቋመት እ ሁንጻልጥን፡

መተማና፡ ሆጥና፡ አልፋንስ
በረከራን ከን ክት፡ አማካን፡

¹⁴የ አሰን ነጥቃች፡ የከናዚ እኩተን፡
አባንኩን እን ስምሬስ አከላው እስ
ኞቻ ጉዳለ፡፡ ¹⁵የ አሰን ነጥቃች፡ የከ
ና እሰጣች ጥሩ አባንኩን እስ
ለው የከ ካሳን አሰንና ህጋዊ፡፡

ብሙ

¹⁶የ አሰን ዮሙ ለምተንት እኩ
ፈተሻታ ፍለ ሁንጻኩኩ፡፡ አሰን
እኩ ሰሙ-ት ይረን አርጋልቸው ይረን
ፈለና ሁማስ፡፡ ውጤሙ አሰንት
ሁሙ፡ አሰን ጥሩነና አርጋነኩ፡፡ ¹⁷ከተ
ኩ የዚ ለምቀ መታከ ዝበ፡፡ ፍለ
ከና ድቀቂ፡፡ ¹⁸የ አሰን እኩ ሰሙ-ዘ ስ
አከና እኩ ንሙት ህጋዊ-ልቸቱ መለ
ኝምን ሁንጻኩኩ፡፡ አባንኩ እን ወን
ዶክ ሲኩን ሆኖታው አርጋ ጥሩ-ኩ
ሰበ፡፡

በአቶ ስምራ

6:22-23 ከዚ = ሊቁ 11:34-36

¹⁹የ አሰን በከ እት የኝም በለንዑ
በፈለቀው በከ እት ሁተን መብከው
አምቀ ለፈረሰት በፊወማ እኩ ካሳና
ሀንጻኩ፡፡ ²⁰የ በከ እት የኝም
ቅቱ ሁንጻኩኩ በከ እት ሁተን
መብከው ሁንጻኩኩ ለሞራት በፊወማ
አፈሰኩ ከፈለ፡፡ ²¹የከ-ሙ በፊወ
ማንኩ ይኩ በከ እት የኝም፡፡

²²አሰንኩ እኩ ላይ፡፡ እኩና ላይ
ታ-ፍን፡ እፍንኩ ተ-ፍን እኩ ቀበ፡፡ ²³የ
እኩና ላይ ሁንጻኩኩ ገን፡ እፍንኩ
ታ-ፍን የ-ፍኩኩ፡ እርጋ እፍን ስኩ
ይኩ በኩ የ-ፍኩኩ፡ የ-ፍን ስኩ
ግ-ፍኩ፡!

²⁴የኝምን ተ-ፍን ለሙ ተ-ፍኩኩ
ግ-ፍኩ የ-ፍኩኩ፡ ተ-ፍን ስኩ
የ-ፍኩ እኩ ከን ይለታ፡፡ የኩ
እኩ የ-ፍኩኩ እኩ ከንም ተ-ፍኩ፡፡
አሰንኩ እከለው ወቃቀ ማለቀ ተ-ፍ

ይለ ሁንጻኩኩ፡፡

ሁንጻኩኩ

6: 25-33 ከዚ = ሊቁ 12: 22-31

²⁵የኩኩ እኩ አሰንኩኩ ሁሙ፡ ማለ
የ-ኩኩ የኩኩ ማለ እ-ገን፡፡ ይተኩ ወያ
ይሱን ካሳና ሁንጻኩኩ፡ የኩኩ ማለ
አፈለት፡፡ ይተኩ ወያ ካሳናኩ ሁን
የ-ፍኩኩ፡፡ ይሱን የ-ኩኩ ሁንጻኩኩ፡፡
ንስ እ-ፈለ ሁንጻኩኩ？ ²⁶ማሽ ስንጩ
ይተኩ ተ-ፍኩኩ ለለለ！ አሰን ሁንጻኩኩ
ስን የኩኩ ሁንጻኩኩ የኩኩ ተ-ፍኩኩ
ሁንጻኩኩ፡፡ ተ-ኩኩ አሰንኩኩ እኩ
ስምራ አሰን ስረ፡፡ አሰንኩ አሰን ዘለት
ት-ፍኩኩ ተ-ፍኩኩ ማለ፡፡ የኩኩ
አፈለት፡፡ የ-ፍኩኩ አሰንኩኩ ከኩ እ-ገን？

²⁷የ አሰንኩኩ ወያ የኩኩ እ-ፈለ
የ-ኩኩ？ የ-ፍኩኩ በከ እኩውት እኩ
የ-ፍኩኩ ማለ፡፡ ለለለ！ አሰንኩኩ ወያ
ሁንጻኩኩ፡፡ ሁንጻኩኩ፡፡ ²⁸አን ጥሩ
አሰንኩኩ ሁሙ፡ ለለዋጥኩ እ-ፈለ
ሁንጻኩኩ ከሰት እኩ የ-ፍኩኩ ሁንጻኩኩ
እ-ገን፡፡ ²⁹አሰንኩኩ ወያ የኩኩ እ-ፈለ
የ-ኩኩ እኩ የ-ፍኩኩ ሁንጻኩኩ
እ-ገን፡፡ ³⁰አሰንኩኩ ወያ የኩኩ እ-ፈለ
የ-ኩኩ፡፡ የ-ፍኩኩ የ-ፍኩኩ ሁንጻኩኩ
ሁንጻኩኩ ከርጋ ከን ሁርዋ እ-ሰደት እ-ፈ
መ-ተኩ እ-ሰደት እ-መ-ሰደት እ-ሰደት
ት-ፍኩኩ ተ-ፍኩኩ ሁንጻኩኩ፡፡ ³¹የኩኩ፡፡
“ማለ የ-ኩኩ” የኩኩ ማለ እ-ገን?
የኩኩ፡፡ “ማለ እ-ፈለት” ይተኩ ሁን
የ-ፍኩኩ፡፡ ³²የ-ኩኩ መ-ሰደት እ-ፈለ
የ-ኩኩ፡፡ እ-ሰደት እኩኩ ሁንጻኩኩ
ሁንጻኩኩ፡፡ እ-ሰደት እኩኩ ሁንጻኩኩ፡፡
አ-ሰደት እኩኩ ሁንጻኩኩ፡፡ እኩ
መ-ከ-ት መ-ሰደት እኩኩ ሁንጻኩኩ
ሁንጻኩኩ፡፡ ³³የ-ኩኩ የ-ፍኩኩ-ር-ሰ-ደ-ት፡ ወ-ቀ-ማ-ቁ
ቀ-ፍ-ለ-ማ ወቀቀ ሁርዋ፡ ወን ከ-ን
መ-ሰ-ት እኩኩ ከንማ-ት፡፡ ³⁴የ-ኩኩ፡ ወያ
ሁ-ር-ቁ ሁ-ን-ጥ-ሳ-ለ-ኩ፡፡ ሁር እ-ፈ-ለ-ት
ገ-ፍ-ኤ-ት፡፡ ለኩ ተ-ፍኩኩ ሁ-ኩ ለ-ሙ-ታ-ሳ
ገ-ፍ-ኤ-ት፡፡

*16 የኩኩ ለዚው፡ *19 የኩኩ እ-ፈ-ለ-ት፡ *22 የኩኩ
ለ-ት፡ *24 የኩኩ የ-ኩኩ ሁ-ኩ-ጥ-ሳ-ለ-ኩ፡ *24 የኩኩ እ-ፈ-ለ-ት
ለ-ት፡ *24 የኩኩ ለ-ሙ-ታ-ሳ-ለ-ኩ፡ *26 የኩኩ ለ-ሙ-ታ-ሳ-ለ-ኩ፡ *26 የኩኩ
ሁ-ር-ቁ-ን-ጥ-ሳ-ለ-ኩ፡ *28 የኩኩ ለ-ሙ-ታ-ሳ-ለ-ኩ፡ *30 የኩኩ ለ-ሙ-ታ-ሳ-ለ-ኩ
ለ-ት፡ *30 የኩኩ ለ-ሙ-ታ-ሳ-ለ-ኩ፡

ለመተዳደሪያ

7: 3-5 *hypo* ⇒ 1.4 6: 41- 42

7 “እኩ እሳት ሆንዱ ሁኔታ የሚገኘውን በመተ
ህንጻው ስርዓት የሚገኘውን እሳት
የመተ መርተኑን እሳት መረማች
ሰራርቶ እኩን ሰራርተኑን ጥስ እኩና
ጤሬ መመሪያ;

3. "מִתְּבָאֵךְ כְּסֹוֹן לְבֶן" הַנְּ
כְּדֵי אֲכַר אֲפָגָה: וְנִזְבְּחֵל אֲמָלָה
הַלְּבָנָה כְּדֵי אֲלָאָת: 4. אֲתָּה כְּסֹוֹן
לְבֶן הַלְּבָנָה כְּדֵי אֲלָאָת: אֲרָבָה
תְּבָאֵךְ: וְנִזְבְּחֵל אֲמָלָה כְּדֵי
כְּבָשָׂר: 5. אֲתָּה אֲלָמָה נִזְבְּחֵל
צְבָאָה: 6. אֲתָּה אֲלָמָה נִזְבְּחֵל
לְבֶן הַלְּבָנָה כְּדֵי אֲלָאָת: 7. אֲתָּה
אֲלָמָה נִזְבְּחֵל כְּדֵי אֲלָאָת: 8. אֲתָּה
אֲלָמָה נִזְבְּחֵל כְּדֵי אֲלָאָת: 9. אֲתָּה
אֲלָמָה נִזְבְּחֵל כְּדֵי אֲלָאָת:

“ՓՅ ՔԱՔԸ ՈՇԵՐԻ ՄՆԱՇԸ
ԹԵԼՐ ԽՈՅՆ ՈԲ ՑՀ ՄՆԱՌԸ
Ք ԻՆ ԴԻՇ ՀԱՅ ՊԱԾՈՒԵՑ ՃՆԿ
ՂԵՂՆՆ ՀՈՅ ՓՅՓԿ”

የጊዜ በፍቅር የአሁን ፕሮጀክት

7:7-11 *hose* ⇒ *λ.Φ* 11:9-13

7-ትክክለኛ አስፈላጊ ጥናነምን በርሃስ ተከራካሪ የተከራከሪ በአበበ እና
ኋይ ገዢነም:: ይታወች ከዚያ በ-ገብር
ምሩ ጥናርጥና ምም በርሃስ ጥናርጥና
የመ ድረሰኑ ይደረግ በአበበ ምስና::

b7c b7d b7e b7f

13፡ ከደ እስ ይቻቻን አልተገኝ ከደ-3
በደሰት ንጂው ገዢ በፈቻቻን ከርሰድ

በለጀመ: ካም-ቻን አብ; እስጋንዴ
በየአዲ፡¹⁴ ክር-ቻ ፕሮ-ቻን ካሙ ገብ-
ገብ ቁልፎ፡ ከርሰን ደረጃ፡ ወር አበ
እርግ-ቻን መ-ራይ፡;

መ-ካና, የፌዴስ

15. የትጥ ይሸ ወረ ገዢ ሪሳ አብ
ተኋ ገራ ካልን ፊልጋዊ ካልን ካልን
የኋ የዚ አስ መለ በለለ ወ ወቀዬ
ደቱ ተኋሪ እና እንዲ:: 16. እነዚ
ፍሪ ቤት እነዚ እነዚ በከተለ:: ወቀ
ተኋ ወይደንደ የክን ስነኋር በር
በታም ጽውጭ::? 17. አከሰው መስ
እንዳን ቤትኋም:: የኋ ያንዳ እዋቱ::
መ-ኋ ሁማንም የኋ ሆኖ እዋቱ::
18. መ-ኋ ዝዚ የኋ ሁማ እዋቱ ቤትኋ
ደሩ:: መ-ኋ ሁማንስ የኋ ዝዚ እዋቱ
ሁንድኋኝ::: 19. መ-ኋ የኋ ዝዚ ሁንድ
ቻ መቻቻት መ-ረመ አብደት እውም::
20. ከኋይ እነዚ የኋ ሁት እነዚ እነዚ
በከተ::

21፡፡ መ ፳፻፭ አዲስ አበባ ከሰ ፲፭፭፭
፲፭፭፭ መለ፡ ፭፻፭ ዓ.ም የፌ.ቁ፡
የ የፌ.ቁ ትንተኛ ሆኖም መተመቀመጥ
አማካት ህንጻለ፡፡ 22፡፡ የ ሰነድ ትንተኛ
ሸፍ ዓ.ም የፌ.ቁ፡ የ የፌ.ቁ እና መቆ
ከተኛ ሂሳብ ያስተኞላል መተ? ይህ
የፍኬራ መተ? መቆከተ፡፡ ይህ የፌ.ቁ
የኤሌ ሆኖም መተ? ትንተኛ፡፡
23፡፡ አዲስ ዓ.ም መሆኑ ሆኖ
ተኞች አን ተከማግ አዲስ ህንጻለ፡፡
እ በር በሽ ይዴስ አፈት ባለ አስ
ጻት ትንተሙ፡፡

በኩረ መግባ

7:24 - 27 ከዢዲ ደላቂ 6:47- 49

24፡ ከናፋ ነምን ይበት ከነ ይገኘ
ሁኔታን አገልግሎት ሆኖም በኩል

92 Ph.3 34: 3 Ph.3 34: 76 Ph.3 84:
 77 Ph.3 88:1 12 Ph.3 64:2-30:1 14 Ph.3
 8:28 1/14:1 16 Ph.3 34:20,21 16 Ph.3
 45:24-46:2 21 Ph.3 7:2 22 Ph.3 14:2-6
 22 Ph.3 10:13; 10:23 23 Ph.3 24:1-3
 44:2 45:2 46:2-6

መኑና ቁርሰራት እኩረቱ ውክተ፡
25በኩን ሪፖ፣ ለውጥ ለውሳ፣ በብንስ
በብስ መኑ ስነ ይሸ፣ መግቻ ገዢ
ዋን ቁርሰራት ሆንደራምኑዎት ህንጻ
ግኝ፡ 26ኔምን የብዴ ካና ደንብ ሁኔታ
አን ህንጻርሰኝ ገዢ ነው ወላደ
መኑና ወጪችራት እኩረቱ ውክተ፡
27በኩን ሪፖ፣ ለውጥ ለውሳ፣ በብንስ
በብስ መግቻ ይሸ፣ መኑ ስነስ ገኝ፡
ይኑንሰለ አና መለ ሆኖ ተራሱ፡”

የምት ለምጣክ
8:2-4 ኮሙል ⇒ ውክር 1:40-44; ል.ቁ 5:12-14

8 የዚ የብስ ተለ እና በእቻ፡
ቅተ ንምት ባይከፋ አና ሆር
ይሸ፡ 2፡የምት ለምጣክን የ
ቅራይ ተለ የራት ይፈጸሱ፡ “የ
ገዢታ፣ አቶ የ ስራ ካቋልቋለሁ
ንደገዢ” ይፈጸ፡

3የብስስ ሆርከሰ ይፈጸሱ፡ ንም
ጥብ ተቀ፣ “ልአከየ፣ ቁልቋለሁ!”
የፈጸ፡ ለምጣንሰለ የዚው ስነ
ቁልቋለሁ፡ ንርጋለሁ የብስ ተለ
ቅተ እና ሆርምኑ በእቻ፤ ገዢ
ቅተ ለብት እና እርግሰለሁ፡ ንም
ጥቃቅ እና ላጭ ተከፍ ካና መብን
አሸቸ ስነ ይብሉ” ይፈጸ፡

አመንጻ እኩረ ይቀ
8: 5 - 13 ኮሙል ⇒ ል.ቁ 7:1-10

5የዚ የብስ ቁጥርናወም ስነታ፡
አሸቸ ይቀ ተከ ገዢ ውጤ እና
ይፈ እና ከቆ፡ “የ ሁኔታ፣ ገዢ
በቻ እምናኝ መኑ መብ፡ እና
መለስ ይቆቻ ይረዳ፡”

7የብስስ፡ “አና ይቀ እና ይቆቻ”
የፈጸ፡

8አሸቸ ይቀ ስነስ እና ይፈ

የብስስ፣ “የ ሁኔታ፣ አና መኑኑ
ስኑን የና ሁንመለ፡ ገዢ የብቻው
የብቅ፣ ገርባቻኩ ሂሳብ፡ የኑን
መታንኩየ ነው እወለ፡ እንጻ ይለ
ይፈቅ፣ ለውጥተለ እና ይቀ ቀበ፡
አና ወከን ይቀ ሂሳብ፡ እንስ ይፈቅ፡
አና ክናንም የኑኑ ሂሳብ፡ እንስ
የፈቅ፣ ገርባቻኩ የኑኑ ሂሳብ
የፈቅ፡ እንስ ሂመቻ፡”

10የብስስ የኑኑ ሂመቻ ይፈቅ
እቻ ወረ እና ሆርምኑ ቁረኑን አና
ይፈ፡ “አና የኑኑ ሂመቻ ሂመቻ
አን አስራሳ ካስተለ አመንጻ ተያ
አናና ህንጻርግኝ፡ 11አና ሂመቻ
ህመ፡ ንምት የኑኑ በአ በጥቀት
ልጠ በጥቀት፡ 12፡ እንስ አበር
የም፡ ይፈቅ፣ ይቀ ወለን ማሻው
ጥቀም ለማት የኑኑ፡ 12አሸቸ
ጥቀም ገዢ የኑኑ እናት ገዢ ይርብ
ተመ፡ እቻ ንምት ገዢ፡ እና
ገዢ የቀኑ፡”

13የብስስ የብስ እኩረ ይቀ ስነ፡
“እናው አመንጻ፡ ለና ማተና፡
ይቀ፣” ይፈጸ፡ ገርባቻኩ ሂንስ የብቻው
በኩ፡

የብስ እኩረው ይፈቅ

8:14 - 16 ኮሙል ⇒ ውክር 1:29-34; ል.ቁ 4:38-41

14የብስ የዚ መኑ ይጥርሰ ስነታ
አቶ እማትን ይጥርሰ ይከብ ስራ
ህመ በብኩ ቀበም ተይቻቻ እርጋ፡
15እንስ ሆርከሰ ተቀ፣ እከብን ስራ
ህመ ተብ ስነስ እና እና፡ እንስ
የብስ ተቋሽለ፡ ይፈቅበለ፡

16የልጠ ስነስ ንምት ይፈጸ ቀበ
መኑ ሂሳብ ሂመቻ፡ እንስ ይቀ
ጥቀኑ ሁኔታ ስነስ እና፡ እናበብቻው

725 የኑኑ የቀኑ፡ 28 የኑኑ ማርሱንንኩ
ለቻ፡ 29 የኑኑ የቀኑ፡ 30 የኑኑ ማማማ/ቁርሙ
ቀበ፡ 34 የኑኑ ሁኔታ፡ 36 የኑኑ የኑኑ እናት እና
29 የኑኑ ይፈቅ፡ 10 የኑኑ ማርሱንንኩ
ለቻ፡ 10 የኑኑ የቀኑ፡ 11 የኑኑ የብስ፡ 14 የኑኑ
የብስ፡ 15 የኑኑ የብስ፡ 16 የኑኑ ወረ ሂመ
የብቻው

ቁ ገ-ሳኔ ካልተ፡ “ከ-ጥ፡ ነምታ
ከ-ኋ ብዃ አረብበ” ፕሮን፡

⁴የብ-ብብ የድናኝ ሆ-ብ-ቱ አብኩ
ፌ፡ “ማለኩ ገ-ከ-ሳኔ ካልተ ወን
ሁማ ደኩ? ⁵መብ-ትኩ ሌ-ክ-ሙ-ዘ-
ፌ-ቃ-ው ክ-ለ ደ-ም” ፕሮን፡ እ-ረ-ብ-
አ-ኩ? ክ-ት ገ-ኩ አ-ብ ለ-ለም ነ-ማ ለ-ብ-
ረ-ት መ-ብ-ት ነ-ማ እ-ብ-ኩ እ-ን-ቱ-ሙ-
ቀ-ብ-አ-ብ በ-ት-ት-ኩ ተ-አ-፡” እ-ገ-ሰ-ብ ነ-ም-ታ-
አ-ም-ሻ-ብ ለ-ኩ-ን-፡ “ከ-፡ ለ-ራ-ኩ ተ-ኩ-ኩ-
ሙ-ኩ-ት ገ-፡” የ-ኩ-ኩ-ት ክ-ለ-
ሙ-ኩ-ት ገ-፡” የ-ኩ-ኩ-ት የ-ሙ-ሙ-
ቅ-ት ክ-ለ- እ-ር-ገ-ት አ-ብ- ለ-ሙ-ሙ-
ቅ-ት እ-ብ- ለ-ም-ታ-ኩ እ-ኩ-ኩ-ት፡” የ-ቅ-ት
ቅ-ት ክ-ለ- እ-ብ- ለ-ም-ታ-ኩ እ-ኩ-ኩ-ት፡”

ጥመሙ ማቻዎስ

9: 9 - 13 ከዚ → ማር 2:14-17; ሊ-ቁ 5:27-32

⁹የብ-ብ እ-ኩ ክ-ለ እ-ጥ ደ-ሙ-
ነ-ም-ታ- ማ-ቻ-ዎ-ስ ፕ-ሮ-ሙ- የ-ቅ-ት እ-ን-
ብ-ብ- እ-ት ብ-ሮ- ለ-ወ-ት ብ-ቦ- ተ-አ-
አ-ር-ታ-፡ “ሁ-ር-ዳ-ፍ-” ፕ-ሮ-ን፡ ማ-ቻ-ዎ-ስ-
ብ-ብ- እ-ብ- ለ-ር-ዳ-ፍ-፡”

¹⁰የ-ሙ- የ-ብ-ብ- ለ-ብ-ብ- ማ-ቻ-ዎ-ስ-ት
አ-ር-ጥ-ት ድ-ደ-ት ወ-ር ብ-ሮ- ለ-ወ-ት
ቀ-ብ-አ- መ-ብ-ሙ-ጥ-ት ባ-ይ-ኩ ድ-ደ-ት
አ-ብ- በ-ረ-ጥ-ት ወ-ቅ-ን ተ-አ-፡” ¹¹ብ-
ብ- ለ-ብ- ወ-ቅ- ክ-ለ- እ-ር-ገ-ት-፡ “ብ-
ብ- ለ-ብ- ክ-ለ- ማ-ለ-ኩ ለ-ወ-ት ብ-ሮ- ለ-ወ-ት
ቀ-ብ-አ- መ-ብ-ሙ-ጥ-ት ለ-ብ-ኩ- ተ-ታ-፡”

¹²የ-ብ-ብ- ወ-ቅ- ክ-ለ- እ-ብ-
አ-ብ-ን ፕ-፡ “እ-ሰ-ብ ደ-ሞ የ-ቅ- ለ-ወ-
ቅ- ተ-ብ-ብ-ኩ-ኩ- ለ-ብ- ደ-ሞ ብ-ብ-
ቅ- ለ-ን-ብ-ር-ቅ-፡” ¹³የ-ቅ- ደ-ሞ-ት ደ-ቦ-ኩ-፡
“እ-ን- እ-ራ-ር- ለ-ወ-ት ለ-ብ- እ-ብ- ለ-ወ-ት
ሀ-ሙ- ፕ-፡ ለ-ብ- ደ-ሞ የ-ቅ- እ-ብ- ተ-አ-
ሁ-ብ-፡ እ-ን- መ-ብ-ሙ-ጥ-ት ወ-ሙ-ኩ- ደ-ሙ-
ሙ- ብ-ሮ- ለ-ወ-ት ብ-ሮ- ለ-ወ-ት፡”

ጂል ወ-ሙ

9:14-17 ከዚ → ማር 2:18-22; ሊ-ቁ 5:33-39

¹⁴በ-ረ-ጥ-ት የ-ኩ-ኩ-ብ- ገ- የ-ብ-ብ-
ቅ-ኩ-፡ “ሰ-ብ-ቦ- እ-ጥ ክ-ለ ደ-ሙ-ኩ-፡”

የ-ሙ- በ-ረ-ጥ-ኩ- ለ-ን-ብ-ር-ቅ-፡ “ማ-ለ-?”

¹⁵የ-ብ-ብ- እ-ብ- ፕ-፡ ደ-ሙ-ኩ-፡
“ከ-ብ-ጥ-ት- የ-ኩ-ኩ- ደ-ሙ-ኩ- የ-ኩ-ኩ-፡
አ-ር-ስ- ለ-ሙ-ሙ- ለ-ብ-ብ- የ-ኩ-ኩ-፡
ን-ረ-ኩ-ኩ-፡” የ-ሙ- እ-ት የ-ር-ስ- ለ-ሙ-ሙ-
አ-ብ- ለ-ብ- የ-ኩ-ኩ-፡” የ-ኩ-ኩ-፡ እ-ብ-ን-፡

¹⁶“ኩ-ኩ- እ-ኤ-ት የ-ኩ-ኩ- እ-ር-ባ-ክ-
ቅ-ሪ- ለ-ኩ-ኩ- ለ-ኩ-ኩ-፡ እ-ር-ባ-ክ-
ብ-ት እ-ኤ-ት ለ-ብ-ብ- ተ-ር-ሳ-ት-፡ ተ-ር-ሳ-ት-
አ-ኤ-ት ለ-ብ-ብ- ለ-ብ-ብ- ለ-ብ-ብ-፡
¹⁷አ-ከ-ብ-ሙ-ሙ- የ-ኩ-ኩ- ደ-ኩ- ወ-ይ- ፕ-ሪ-
ቀ-ፊ-ፊ-ው- የ-ኩ-ኩ- እ-ቅ- የ-ኩ-ኩ-፡
የ- እ-ን- እ-ት እ-ቅ- ብ-አ-ዋ-ት- ተ-ኩ-ሁ-፡
አ-ኩ-ኩ- ደ-ኩ-ኩ-፡ ብ-አ-ዋ-ት- ለ-ኩ-ኩ-፡
ብ-ለ-፡ የ-ኩ-ኩ- የ-ኩ-ኩ- የ-ኩ-ኩ-፡ የ-ኩ-ኩ-፡

አ-ኩ-ኩ- የ-ኩ-ኩ- የ-ሙ-ሙ- ለ-ብ-ብ-፡

9:18-26 ከዚ → ማር 5:22-43; ሊ-ቁ 8:41-56

¹⁸አ-ጥ- እ-ን- ወ-ቅ- የ-ኩ-
ብ-ብ-ኩ- የ-ኩ-ኩ-፡ “አ-ኩ-ኩ- የ-ኩ-ኩ-፡
ኩ-ኤ-ት-፡” “አ-ኩ-ኩ- የ-ኩ-ኩ-፡ እ-ሙ-ሙ-
ኩ-ኩ-፡ የ-ኩ-ኩ-፡” ክ-ለ- ለ-ኩ-ኩ-፡ እ-ኩ-ኩ-፡
አ-ኩ-ኩ- የ-ኩ-ኩ-፡” ፕ-ሮ-፡” ¹⁹የ-ብ-
ብ- ለ-ብ-ብ- የ-ኩ-ኩ-፡” የ-ኩ-ኩ-፡” የ-ኩ-ኩ-፡”

²⁰የ-ኩ-ኩ-፡ የ-ሙ-ሙ-፡” ለ-ብ-ብ- እ-ግ-ን-፡
ቅ-ኩ-ኩ-፡ ብ-አ-ዋ-ት-፡” የ-ኩ-ኩ-፡” ለ-ብ-ብ-
ቅ-ኩ-ኩ-፡ ብ-አ-ዋ-ት-፡” የ-ኩ-ኩ-፡” ለ-ብ-ብ-
ቅ-ኩ-ኩ-፡” ለ-ብ-ብ- ብ-አ-ዋ-ት-፡” የ-ኩ-ኩ-፡”

²¹የ-ብ-ብ- ለ-ብ-ብ- እ-ብ- እ-ብ-፡” የ-
አ-ኩ-ኩ-፡” እ-ሙ-ሙ-፡” ለ-ብ-ብ-

²⁶የ-ኩ-ኩ-፡” ²⁷የ-ኩ-ኩ-፡” ²⁸የ-ኩ-ኩ-፡” ²⁹የ-ኩ-ኩ-፡” ³⁰የ-ኩ-ኩ-፡”

³¹የ-ኩ-ኩ-፡” ³²የ-ኩ-ኩ-፡” ³³የ-ኩ-ኩ-፡” ³⁴የ-ኩ-ኩ-፡”

³⁵የ-ኩ-ኩ-፡” ³⁶የ-ኩ-ኩ-፡” ³⁷የ-ኩ-ኩ-፡” ³⁸የ-ኩ-ኩ-፡”

³⁹የ-ኩ-ኩ-፡” ⁴⁰የ-ኩ-ኩ-፡” ⁴¹የ-ኩ-ኩ-፡” ⁴²የ-ኩ-ኩ-፡”

⁴³የ-ኩ-ኩ-፡” ⁴⁴የ-ኩ-ኩ-፡” ⁴⁵የ-ኩ-ኩ-፡” ⁴⁶የ-ኩ-ኩ-፡”

⁴⁷የ-ኩ-ኩ-፡” ⁴⁸የ-ኩ-ኩ-፡” ⁴⁹የ-ኩ-ኩ-፡” ⁵⁰የ-ኩ-ኩ-፡”

ራ-ተ ይ-በ-ኩ ይ-ቁ-ን፡ የ-በ-ር-ቃ-ን ሰ-ንስ
የ-ኩ-ሙ ስ-ለ ፊ-ይ-ፋ-፡፡

²³የ-ሰ-ሰ-ሰ የ-ሙ- ገ-መ- በ-ፈ-ቃ- ሰ-ና
ቅ-ሳ- ወ-ረ- እ-ሳ-ሳ-ና- እ-ሙ-
መ-ኩ- እ-ር-ቃ-፡ ²⁴“እ-ሰ- ይ-ማ- ለ-ን-ት
ለ-ት-ን ለ-ቃ- ይ-ር-ት- መ-ለ- ህ-ን-ና-”
ሸ-ኩ-፡ እ-ሳ-ን ገ-ራ- ለ-ት- ካ-ል-ራ-፡፡
²⁵እ-ር-ን ነ-ሞ-ት- ገ-ራ- ባ-ሳ- በ-ደ- የ-ሰ-ሰ
አ-ሳ- ሰ-ኩ- በ-ብ-፡ እ-ሳ-ን-ስ- ካ-ቴ-
አ-ቦ-ቃ-፡ ²⁶እ-ሳ-ን ወ-የ- ካ-ኩ- ካ-ታ- በ-የ-
ስ- ህ-ን-ኩ- ነ-ለ- ፊ-ይ-ፋ-፡፡

የ-ሰ-ሰ- ነ-ሞ-ት- ይ-ማ- ወ-ይ-ፋ-፡

²⁷የ-ሰ-ሰ- እ-ቶ- እ-ቶ- ካ-ኩ- ይ-ማ- ይ-ቅ-
ሸ-ሞ- ለ-መ- ስ-ለ- ፋ-ኩ- ይ-መ-ኩ-፡ “የ-
አ-ለ-ሙ ያ-ዋ-ት- ነ-ማ-ር-ጥ-!” ይ-ኩ- ለ-የ-፡
²⁸የ-ሙ- እ-ን- መ-ለ- ስ-ት-ስ- ይ-ሞ-ን-
ስ- ሰ-ራ- ዘ-ኩ-፡ እ-ሳ-፡ “አ-ከ- እ-ን-
ዋ-ኩ- ከ- ተ-ቋ- ደ-ን-ዳ-ኩ- ተ-አ-መ-ኩ-፡”
ሸ-ኩ- እ-ሳ-ን- ወ-ቃ-፡፡

አ-ሳ-ን-፡ “አ-የ- ወ- ተ-ቀ-ጥ-!” ይ-ኩ-
የ-ሰ-ሰ-፡፡

²⁹የ-ሰ-ሰ- እ-ሸ-ስ- ቁ-ቀ-ብ-፡ “አ-ለ-ሙ
አ-መ-ኩ-ኩ-ኩ- እ-ሳ-ኩ- ተ-ተ-ኩ-” ይ-ኩ-፡
³⁰እ-ሸ-ስ- ዝ-ነ-ሥ-፡፡ ወ-ሰ-ሰ-፡ “አ-ከ-
የ-ሞ-ን ቅ-ሳ-ን ወ-የ- ከ- ህ-ን-ኩ-ኩ-ኩ-
አ-ኩ- እ-ሳ-” ይ-ኩ- ወ-ሰ- እ-ሳ- እ-ሸ-፡፡
³¹ሸ-ኩ- ገ-ራ- እ-ቶ- በ-እ- ከ-ታ- በ-የ- ሰ-ና-
መ- ከ-ሰ-ት- ወ-የ- እ-ሸ-፡፡

³²እ-ቶ- እ-ሳ-ን- ገ-ራ- በ-ወ-ት- ይ-ኩ-
ሸ-ኩ- ወ-የ- እ-ሸ-በ-ድ-ቃ-፡ ይ-ኩ- ወ-የ-፡፡
ስ- ሰ-ሰ-ት- ወ-ቃ-፡፡ ³³እ-ሸ-በ-ድ-ቃ-
ስ- እ-ት- ይ-ኩ- እ-ስ- ሰ-ኩ- በ-ደ- በ-ደ-፡፡ “ወ-ን
አ-ከ- ተ-ከ- እ-ሳ-ኩ-ኩ- ከ-ስ-ት- እ-ር-ሙ-
ሀ-በ-ሁ-” ይ-ኩ- ደ-ን-ቃ-ቤ-ን-፡፡

³⁴እ-ሸ-ስ- ገ-ራ-፡ “እ-ን- ወ-ተ- ይ-ኩ-
ተ-ን ይ-ኩ- ሰ-ስ-” ይ-ኩ-፡፡

የ-ሸ-ቃ- መ-ራ-፡

³⁵የ-ሰ-ሰ- መ-ኩ- ሰ-ገ-ሳ-ኩ- ከ-ሰ-ት-
በ-ር-ሙ-፡ ወ-ኩ-ኤ- ወ-ተ- ሰ-ስ- እ-ከ-

ስ- መ-ስ- ይ-በ- ወ-ከ- ገ-ስ- መ-ኩ-ኤ-
ነ-ሞ-ት- ፊ-ይ- መ-ጠ-ሪ-ቃ- ገ-ጽ-ቃ-፡

መ-ኩ- ከ-ሰ- የ-ኩ- ቅ-ራ-፡ ³⁶እ-ን-ስ- የ-ሙ-

ተ-ት- ለ-ሞ-ት- እ-ር-ቃ-፡ ገ-ራ- ለ-እ-ኩ-፡

እ-ሳ-ን እ-ከ-ሙ ለ-ለ-ው-ት- ተ-ከ-ለ-፡

በ-ኩ- ወ-ቅ-ው-ሙ-፡ ተ-መ-ለ-፡፡

³⁷በ-ረ-ቃ-ተ-ኩ-ኩ- እ-ከ- ይ-ኩ-፡ “አ-ኩ-

ሽ-ን- ወ-ል-ት- ቁ-በ- ለ-እ-ኩ-፡፡

የ-ኩ- ወ-ቅ-ው-፡ ለ-እ-ኩ-፡፡

³⁸የ-ኩ- እ-ከ- ገ-ኩ- ለ-እ-ኩ-፡፡

እ-ሳ-ን- ለ-ሸ-ቃ- እ-ር-ኩ- ከ-ፊ-፡፡”

የ-ሰ-ሰ- ለ-ረ-ቃ-ተ-ኩ-ኩ- ከ-ፊ- ለ-ማ-ኩ-፡

^{10:2-4} ከ-ሙ- ⇒ ማ-ር- 3:16-19፡ ል-ቃ- 6:14-16፡

ዘ- 1:13

10:9-15 ከ-ሙ- ⇒ ማ-ር- 6:8-11፡ ል-ቃ- 9:3-5; 10:4-12

10: 19-22 ከ-ሙ- ⇒ ማ-ር- 13:11-13፡ ል-ቃ- 21:12-17

10: 26-33 ከ-ሙ- ⇒ ል-ቃ- 12: 2-9

10: 34 - 35 ከ-ሙ- ⇒ ል-ቃ- 12:51-53

10 የ-ሰ-ሰ- ለ-ረ-ቃ-ተ-ኩ-ኩ- ከ-ፊ- ለ-ማ-ኩ-፡
አ-ፍ-ት- ወ-ሙ- እ-ከ- እ-ሳ-ን- ሆ-ኩ-፡
ር-ተ- መ-ራ- ለ-እ-ኩ-፡ ይ-በ- ወ-ከ- ገ-ኩ-፡
ሀ-ሳ-ኩ- ለ-እ-ኩ-፡ ወ-ቅ-ው-፡፡ እ-ሳ-ኩ- ከ-ፊ-፡፡

²መ-ቃ-ን እ-ር-ማ-ቃ-ት- ከ-ፊ- ለ-ማ-ኩ-፡
እ-ስ- ከ-ኩ-፡ ለ-ት- ይ-ፈ-ቀ- ለ-ጥ-ኩ- ለ-ለ-
ቅ-ጥ-ር-ስ- ይ-ፈ-መ-ኩ- ለ-በ-ለ-ስ- እ-ን-ድ-ር-
የ-ስ-፡ ይ-ቆ- ለ-አ-ለ-ሙ- ለ-በ-ደ-ም-ስ-ት-ኩ-፡
እ-በ-ለ-ስ- የ-ጥ-ኩ-፡ ይ-ል-ቆ-ስ- ለ-ር-ጥ-ለ-ሙ-
ወ-ስ-፡ የ-ማ-ስ-፡ የ-ቃ-ው-ስ- ለ-ለ- ወ-ረ-ወ-
ወ-ል-ት- ወ-ቅ-ው-፡ የ-ቅ-ው- ለ-አ-ደ-የ-፡
ሰ-ት- ወ-ቅ-ው-፡ ል-ጥ-ኩ- ለ-ጥ-ኩ-፡፡ ለ-ጥ-ኩ-፡
ጥ-ኩ-፡ ይ-ህ-ዳ- ለ-ሰ-ቅ-ር-ት-ኩ- ለ-ለ- ወ-ስ-፡፡

⁵የ-ሰ-ሰ- የ-ሙ- ወ-ረ- ከ-ፊ- ለ-ማ-ኩ-፡
ከ-ኩ- እ-ር-ቃ-፡ እ-ከ- ይ-ኩ-፡ እ-ሳ-ኩ-፡፡
“እ- ለ-ሞ-ት- እ-ር-ማ- ሆ-ኩ-፡፡ መ-ራ-
አ-ው-ት- ለ-ማ-ር- ወ-ከ- ለ-ኩ-ኩ-፡፡ “ቆ-
ከ- ገ-ራ- ለ-ለ-ው-ት- መ-ለ- እ-ሳ-ኩ- ከ-ኩ-፡
በ-ኩ- ሰ-ስ- ሰ-ስ-፡፡ ገ-ሞ- ይ-ቅ-ው-፡፡

⁶የ-ሰ-ሰ- የ-ሙ- ወ-ረ- ከ-ፊ- ለ-ማ-ኩ-፡
የ-ኩ- ሰ-ስ-፡፡ የ-ኩ- ሰ-ስ-፡፡ የ-ኩ- ሰ-ስ-፡፡

²⁷ የ-ኩ- ሰ-ስ-፡፡ ²⁹ የ-ኩ- ሰ-ስ- ወ-ቅ-ው-፡፡ ³²

የ-ኩ- ሰ-ስ-፡፡ ³³ የ-ኩ- ሰ-ስ- ወ-ቅ-ው-፡፡ የ-ኩ- ሰ-ስ-፡፡

³⁷ የ-ኩ- ሰ-ስ-፡፡ ³⁷ የ-ኩ- ሰ-ስ-፡፡ ³⁸ የ-ኩ- ሰ-ስ-፡፡

የ-ኩ- ሰ-ስ-፡፡ ³⁹ የ-ኩ- ሰ-ስ-፡፡

መለ ካየ በብርድ ህንፃፋኬ:: 35አንተ
“**ነሙ ቅሮ አባላት::**

አንተለም የቃድሮች::

ነት አልማሰ አማካይለቻ ክስታ
ቁራራቻ::

36አንተ ነሙ ቅሮ
ማስረጃው ማቅረብ::

37ነምን አበት የካን የቃድሮች እና
ቃሉ ይለቱ ህንፃፋኬ ፍኖ ሁንጻል::

ነምን አልመሰ የካን አንተለሳ እና
ቃሉ ይለቱ ህንፃፋኬ ፍኖ ሁንጻል::

38ነምን ፍኖ ባቃው እ ህንፃፋኬፋኬ
ሁንፃፋኬ ፍኖ ሁንጻል:: 39ነምን ለበ

አራ አልፈቻ ያለ ከምኑ ለበት
ንድበ፡ ገዢ ነምን ፍኖ ይለ ለበት ይበ

ከምኑ ለበት አራ እና ተክርጥ::

40ነምን አበት ስመቱ እስመተ፡
ነምን እስመተም ለሰ እናርሱ ሰነ

ስመተ፡ 41ነምን ሪፖር ቅሮ ሰበበ
አን ሪፖር ተክር ፍኖ ስመቱ፡ ገዢ

ሆነ ቅሮ ተክርጥ፡ ነምን ነሙ
ቀድሳ ቅሮ ሰበበ ለሰ እና ነሙ ቀድሳ

ተክር ፍኖ ስመቱ፡ ገዢ ነሙ ቀድሳ
ቅሮ ተክርጥ:: 42አን ቁጥሙን

አስተኛ ሁመ፡ ነምን ከምኑ የ ወረ
ድድዋ ከኔት ከደ ለሰ የካና ሰበበ

አን በረታካ ተክር ፍኖ ሰበበ ቅቦ
ናዋ በዴቅኑ ቅሮ ከኔ፡ አን ቁጥ

ማን ገዢ ህንፃፋኬ::

የሰራዳ የሚሰለ መሌ

11:2 - 19 ከዚህ = ላው 7:18-35

1 1 የሰራዳ እና በረታካ ከኔና
ለማኑና እና ፍኖ ከኔ ሲው በደ

የደ እና ከኔ መጠየቁ ገለ ከስተ
በርሰሳና ለለበት ፍኖ ከሱ እት

ቁራራ::

2የሚሰለ ሁኔታ ቅሮ የሙ ወን
ከርሰቶስ ሆኖም ቅሮ ይገኘ ተስተ

ተና እናርሱ፡ 3አን ቁጥኑ ፍኖ ሰን
ስለም የካና ከኔ ይበ እናና? ፍኖ

ቁራራ::

4የሰራዳ እና ፍኖ የሰራዳ
“**ዶስኑት ወን ይጠበኑ ወን እናርሱ**

ተን የሂንሰት ሁማ፡ 5ቁጥኑን ገዢ
ርሱ፡ የኔን የኔመ፡ ወር ለምጣትና

ቁጥልው፡ የሂን የሂንም፡ ወር
ሻናን ተከለ፡ ሁብረኝነ ወንጻል ገዢ

ለበመ፡ 6ነምን እት ህንፃፋኬና እብራ
ማቅረብ፡”

7እና በረታካ የሂንሰ በእኔ ሰነና
ቦያ፡ የሰራዳ ወን የሂንሰ እሞተት

ሁመ፡ ፍልው፡ እናናስ ፍኖ፡ “እናና
ማል እናርሱ ገዢ ሰራ እናትና ባተና?

ለመነ ቁልጊዜ ሪፖር? 8ማል እናጥ
በተና? ነሙ እናጥ ማቅረብ እናጥም?

ከጥ፡ ወር እናጥ ማቅረብ እናጥን
መና ወጥታ ፍኖ፡ 9የሰ ማል እናጥ

በተና? ሪፖር? እኩ፡ እን ቁጥሙን
አስተኛ ሁመ፡ እን ሪፖር መለ፡ 10የኔን

አስተኛ ሁመ፡ እን ሪፖርምን እስ ቁጥኑ

“የጥ፡ እን እናጥምን እስ ቁጥኑ
8-9 ከሱ ቁልው፡

በስራ የንእርሱ ፍኖም በራሱምን
አስተኛ፡

11አን ቁጥሙ እስተኛ እናሁመ፡ ነሙ
የሰርተራ ይለቱ ከሱ ከኔ የሂንሰ መቤት

ማል የካና ሁመ፡ ህንፃፋኬምኬ፡ ነምን
ምተማ ሰማግ ከስተኛ ነሙ ሁንፃፋኬምን

12 ተና ገዢ ለሰ የሂንሰ፡ 12ወጥ
ማን ሰማግ በራ የሂንሰ መቤት፡ ፍል

ቀቡ ሁንፃፋኬ እማት ሁምናን ፍል
ቁረ፡ ነምን እስተኛ ሁምናን ምተማ

በ እናጥ፡ 13-14 መርቻኑ፡ ሌር
መሠራበ ሁንፃፋኬ የሂንሰ መቤት ልዕ

ማስተኞች፡ 14አስተኛ ከሱ ቁጥቃዊ የ
ቁራራ ቁጥጥና፡ እን እልቀብ ለሰ ቁጥ

ቁጥጥ፡ 15ነምን ገዢ ይገዢ ቅቦ ሂደ
10፡፡

16አን ይለው ከሱ ማለን መሌ

35 የካና ሁመ፡ 36 የካና ሁመ፡ 41 የካና ሁመ
የ የካና የካና ሁመ፡ 41 የካና ሁመ፡ 45 የካና

ቆጠም፡ ሁንፃፋኬ ሁመ ሁመ ቅቦ ሁመ ሁመ
ሁመ ሁመ ሁመ ሁመ ሁመ፡ 47 የካና ሁመ፡

48 የካና ሁመ፡

እኩስ ይንዳል? አነጻ አከመ እችለ
ለራ ገዢ ቅኑኑ ሁርሞተኑኑ ወመኑ
አከና ይደኑት፡

17“ ከ አፈላጊ አሰኔ አቅራቢ፡
አነጻ ገዢ ሁንጻርብኑ፡
ፁጥ በይቻስ አነጻ ይህልኝ፡
አነጻ ገዢ ሁንጻርኑ፡”

18የሂሳሽ ይር እና ወማ ህንጻቸ፡
ወማስ ሁንጻቸ ቅዱ፡ አነጻ፤ እና ይና
ቀበ ይች፡፡ 19አልሆም ካማው ይች፡ እጠ
ቆራ፡፡ አነጻ፤ ከዚ፤ አልባድሰራው
መታወቃ፤ ወያዙ ወረ ቀረበ ወልት ቅበ
ነኬዎ ወጪ መኩምዋኑ ይች፡፡ እና
ማግኘ ገዢ ሁኔታቸ የሚጠናቸ፡”

መጠየቄ መብት እና ሁንጻርብኑ ወጥ
11:21 - 23 ካመል ⇨ ል.ቁ 10:13-15

ወነ በዚ ይሰሳ ሰቦበ መጠየቄን
አን አቶ ሁኔታ ይንቀሳም ገራዕላ-
ሁኔታ ሰን ቁልጊ ሁንጻርብኑና ይልቀበ፡
አከና ይና አነጻ በሰላዲቱ ይልቀበ፡
21“የ ከራዘዎን ሰጋ ወጥ! የ በተሰ
ይና ሰጋ ወጥ! ሁኔታ ይንቀ ከን
አነጻ ካስተ ሁኔታው ሰን አቶ መር
ለራ ሰጋና ካስተ ሁኔታው ይለኔ፡
አነጻ ሰን ይር ይናን ይና አፈላ
ገዢ አፈላኑ፤ ይረሰ አቅባት ወርቅር
ሰን መብት ይጠበ፡ ቅዱ፡፡ 22አን
ገዢ አስተኛን ሁመ፡ ወን ጉዢ መር
ቴት አስተኛ ነሩ ወን መርሏል ሰጋ
ና እና ወጥ፡፡ 23አክሰ የ ቁርርና
ሆም፤ ሁንጻ ሰማቻት አል ክልሙ በር
በዚ፤ አቶ ሰላፊት ገዢ ይርበታው፡
ሁኔታ እኩለበኑን ካስተ ሁኔታው
ቴት ሰን አቶ ሰጋና ካስተ ሁኔታው
ቴት ሰን እኩለበኑን ሁኔታ፡፡ 24አን
ገዢ ሁመ፡ ጉዢ መርቴት ወን ሰን ነሩ
ወን ሰጋና እና ወጥ፡”

የሰሳ ይቻስበት ወመሳ

11:25-27 ካመል ⇨ ል.ቁ 10:21-22

25የሰሳ ይር ሰን አከና ይና፡

“የ አባ፤ የ ጉፍታ ሰማቻቱ ሰኔ፤
ሰቦበ አቶ ወን ከን አይይሶ ሁብጥ
ቁል ይከሰበ ይለመንታ መልቻና
ቴቃ አን ሰነዱቸ ይለመንታ የ አባ፤

ከን ቁልና ይረሰ አከና መለ ገመ
ቁል ተከራካሪ፡”

27“አባንክ ወን መብት ይሰርኑ
የት ከኩራ፤ አባቱ አልመ በት መለ
ኋማን ይከሰን አልመ ሁንጻብኑ፤ አል
መሏ ወረ አልሆም አቶመልቻና ሰኔ
መለ ዋማን ይከሰን አባ ሁንጻብኑ፡፡

28“አነጻ ወር ይቻስበት፤ ወር
በኩን አስተኛ አፈላኑ ሁንጻርኑ ገዢ
ከዚ፤ እኩን አነጻ በቻቻ፡፡ 29ቀም
በረከቦች ቁጥ፤ ባል፤ ንረሰ በረከ፤
ወን አን ገ-ማቻቸ ገዢ እና ቀበል
ተኩና አነጻ ለ-በ-ከሰኑ በቻቻ ገዢ
ሆነ፤፡፡ 30ቀምበርካው ነመ ሁንቀቁ፡
በአንክ ሁንጻርኑ፡፡”

ገፍታ ሰጋና

12: 1 - 8 ካመል ⇨ ማር 2: 23- 28፣ ል.ቁ 6:1-5

12: 9 - 14 ካመል ⇨ ማር 3: 1- 6፣ ል.ቁ 6: 6-11

12 የሰሳ ይር ሰን ጉዢ ሰንበታ
ቴን አብራ ምኑኑ ከስ ይሰራ-
ቴዎ፡ በረከትን ሰሰ ወን በለአናና
አናና ቁመሳም ማረጋገጫ ይች ይልቀ
በኩን፤ 26ይኖጥን ወመ፡ ወን ከን እና
ገዢ፡ “አብ! በረከኑ ወን ጉዢ ሰን
በኩና፤ ሰጋና ሁኔታውን ሁኔታ፡፡”

“እኩን አከና ይና፤ ወጪ፡ “የር
የዋጻና ወር ሰን ይች፤ ቅዱን በለ
አናና ወን ይቅት ገዢ አነጻ ሁንጻ-
ብኑ፤ ይቅት መነ ወቀም ሰኔ፤ እኩና
ወር ሰን ወለን ይች፤ ቅዱን በ-ይ-ና ከኩ
ቁጥ፤ በ-ይ-ና ሰ-ን-ም ለ-በ-ኩ ቁጥና
መለ አስተኛ ሁንጻውመ ቅዱ፡፡ የአን
አብ ሰ-ን መነ ወቀቀለም ሰስ ጉዢ

“19 የከን ሰነዱ፤ 20 የከን ይዢ፤ 21 የከን

ቀመጥ፤ 22 የከን ሰማቻውን ሰነዱ፤ 23 የከን

ቀመጥ፤ 24 የከን የአን

ՈՅՆԴ-ԻՆ ՈՅՆԴ ՄՐԱԿ ԴԻՎԱՆԻ ԴԻՎԱՆԻ
ՀԻ ՔԻ ԴԻ ՀԱՐ ՀԱՐԴԻ ՄՅԱԼԻՄՊՈՒՄ
ՀԱՐ ՈՉ ԽԱԼ ԽԱԼ ՄՅԱԼ ՄՅԱԼ ՀԱՐԴԻ
ՀԱՐԴԻ ՀՅԱՄՈՒ ԻՆ ՄՈՒ ՓԱՓԱԼ-ԱՐ
ՊԱԼ ՀՈ ՖԱԼ:: ԴԱՐԴ ՀԻ ԳՈ.ԴԻ
ՀԻ ՀԵ-ՀԵ ՍՄ ՄՈՒ ՀԵ-ՀԵ ՍՄ
ՍՄ ՖԱԼ ՈՉ ՄՈՒ ՖԱԼ ՀԻ ԴԻ
ՍԻՒԴԻ ՈՒ ՄՈՒ ՔԻ ՄՅԱԼ ՄՅԱԼ ՀԱՐԴԻ
ՄՅԱԼ ՄՈՒ ՀԱՐ ՀԱՐԴԻ ՀԱՐԴԻ ՀԱՐԴԻ

⁹ՀՅՈՒ ՀԵ՞ ԻՆ ՃՎ ՄՈՒ ՈՒՅ
ՈՒ ԱՆՆԱ: ¹⁰Ի՞՞ԳԻ ԿԴՐԴ ՍԸՆԻ ԴՐՄ
ԻՆԻ ՔԻ ՀԵ՞ ԿՆԱ: ՃՃՈՒՆ ՈՈՈ,
ՀԵ՞ ԲՈՈՂՆ ՍՄՈՒՅ ՈԸՆԳԻ ՊՅ
ԿՇԱԳԻ: “Ե՞ ՈՅՈՒՅԻ՞Կ ԿԹ ՃԵ
ՈՒ ԱՆՆԱ?” ԸՆԿ ԱՆ ԶԵՒՅԻ:

“ՀԵՇԱԾ ԱՌՈ ՀԵՇԱԾ Ե ՅՆԻ;
“ՀԵՇԱԾ ԽԵ ԿՇՐ ՄԴ ՔԻ ՓՈՒ ԻՆ
Ի ՄՎՀ ՈՒ ՈՒ ԴՐ ԸՆՅՈՒՒՆ ՈՈ
ԽԵ ՈՒ ԱՒ ՍՉԵԽ ՄՎՀՆԵ ՖՇՆ;
12 ՀԵՇԱԾ ՄՎՀ ՄԴ ՊՈՎ ԴՒ ԴՐ
ՄՆՔՈՒՇ! ԽԵ ԿՐ ԸՆՅՈՒՒՆ ՊՈՎ
26 ՄՎՀ ՖՇՆ ԽԵ ՄՆ”

13 የሚታሰበ ሁኔታዎች በርካቤ ይረዳል፡፡

Digitized by srujanika@gmail.com

18th Teg Egozneff 33 33 Eng.

እን እን ዳለቻ እን እን
አጥገመኝ ካጥተ፣
እን ሆኖረከሮ አስረ ንዝክ፣
እን ነውቸ እኩምቸ መርሱ

19 አን ህንጻለ- የኩን ቤንእየ፡
 እምን ተከለን ቤንቅዴ ካራረት
 ህንጻለው፡፡
 20 አን ህንጻ አብ መ-ርተን ቤንኩን
 ተካና ግዢታ፡፡
 እምበቃው በ-ኩቅዴ ህንጻለበስ፡፡
 ይለ አብስ ከን ስቀዴ ህንጻም፡፡
 21 እምን እርማለ መቅዴ አብይቱ፡፡

25 የሰጠበት ያደሰኑ በራ አካል እና
ኋላ ፈቃድ፡ “ጥሩታማን ወልተ ክል
ገርግር ቁልሙ በ-ንድነት ጽበድ፡ መሠረት
አንድ የካን ማሬት ገርግር ቁልሙ
ሁ-ንድነት ፈቃድ ሁንጻለቱ፡፡ 26 ሆጠዜስ
ይመት ባፍጥና እና አውጥ ክሳራ፡ የሰ
ጥሩታማን አከምኑ በበቃቄ ደንደኋል?
27 እና እና በ-ምኑ በእሳዎብ-ዳት፣
ቅኔዎን ባለ፡ እቅዱንብንድም ማለት
ቅኔዎን ባለ-ል? ከፍድ እቅዱው ካብ
ንፋ አስተኛ መ-ረ፡፡ 28 ንብ እና ሆኖ
ዋቀዎ-ቤት ፈቃድ ባለ ተ-ኋን ጥሩ
ማን ውቀም አስተኛ ተ-ረ፡፡

29 የካን ነውን የከ አከምኑ መነ
ሱም ፈቃድ የከ ስራ እና የ-ራ-ን-ጊ-ር-ብ

75 Ph.3 ZR75: 77 Ph.3 ACP: 10 Ph.3
AAT: 88: 15 Ph.3 15 Ph.3 DC: 62
U7473: 17 Ph.3 G-7473-18 Ph.3 18 Ph.3
U7473: 20 Ph.3 AAB: 20 Ph.3 AAAA:
22 Ph.3 AAT: 23 Ph.3 9-24-12/A-811112:
25 Ph.3 CEC:

ነምት ጭዴ ስነ ሁኔታን ቅበሳኑ ስሙ
ድንዳኝኝ? አርጋ ነምት ሆኖ በደመ
መኑን ስሙ ገጽንድኝኝ::

³⁰“ነምን ንዑስና ህንጻዻ ከምሩ
ጥንቃጋመ:: ከምን ንዑስና መት
ሁኔታናው ተብትናስ:: ³¹ከናፍ እን
አሰንተን ሁሙ:: መብትና እረብበን
መርተኑ ነማግኘ ንፋፈመዎ:: ነሙ
ሀኔረ ቁልቁለ እረብበና ገና ህንጻ
ፈመ:: ³²ነም አልሙ ነምትና ፍርማ
ዋቶ የሸቦቱ ከማግኝ ንፋፈመ:: ነሙ
ሀኔረ ቁልቁለና ፍርማ ውቶ
የሸቦቱ ከማግኝ ገና እና እነዚ የኩረት
የኩረ እና እና የኩረት እና እነዚ
ህንጻፈመ::

³³“የፈለ ያና አርገኝና መ-ከ ያና
ቀባ፣ ያና ገና አርገኝናው መ-ከ ገና
ቀባ፣ መ-ከን መብትኑ ውስጥና
በከማት:: ³⁴አሰን እናለ በ-ተን!
አሰን ወር ሁምን አከመት ወን ያና
የሸቦቱ ደንዳኝኝ? ወን ገና ገና
አና የሸቦቱ:: ³⁵ነምን ያና ወን
የኩረ ከሰት ከፈማ ከሳ ወን
የኩረ ሰብት ከፈማ ከሳ ወን ሁማ
ሰብ፡ ³⁶አን ገና አሰንተን ሁሙ:: ገና
መ-ቴት ነምን የሸቦቱ አከመ አርገኝ
የሸቦቱ በ-ንጻፈመት ታደራተሙ::
³⁷የሸቦቱን መ-ቴት ቁልለ አርገኝ-ቴት;
የሸቦቱን ሰብት መ-ረሙ::”

ምልክት የኩረ

12: 39-42 ከዚ → ሊቁ 11:29-32
12: 43 -45 ከዚ → ሊቁ 11:24-26

³⁸የመ-ሰ በርሰሰተኛ ሰራተኞች ዓራ
ሰን የዚ የዚ “የ በርሰሰተ አና አተ
ምልክት ተ አገርሰይ-ቱ በርሰስ” እና
ቁልጋ::

³⁹የሰ-ሰስ የሸቦቱ አና የኩረ
“ቁልጋ ሁማና እና የኩረ የመ-ሰ
በድ፡ ገና የመ-ሰ የኩረ ሁማና ሰን
መለ የመ-ሰ የዚ ሁኔታን ሁኔታና::
⁴⁰አከመ የኩረ ገና ሰዳና ሁኔታ

ሰዳና ገና ፍርማ-ማ ገና የዚ ከሰ ተራ
ሰና እልማ ነምስ ገና ሰዳና ሁኔታና
ሰና ገና መ-ቴት ድለተ ከስ መፈን
ከለና እተመ-ና፡ እናን ለለበ የኩረ
ቴት ቁልበ ይኩረ እና ይኩረ:: ⁴¹የሞን
ከባኑ ገና መ-ቴት ድለተ ከስ መፈን
ከና እተመ-ቴት፡ እናን ፍርማ ለለ
ምን ድለና ይኩረ ይኩረ ለለ ለፈተ፡ ከቴ
ቅኩ-ቴር፡፡ ከጥ፡ እና ለለሞንን ወለ
እና ይኩረ::

⁴²“የቀር መ-ራዱ ነምት የሙ-
በት፡ የኩረ የኩረ የኩረ የኩረ
ሰና ሰዳና ከሰ ይኩረ፡ ገና የዚ
ሁኔታና፡፡ እናን፡ መ-ከም እና እና
ከና ለለ ሰብት ነንድ-ሰብ ይኩረ፡ የሙ-
በት እና-ተስ መ-ቴት የዚ ተኩድ፡ ቁል
ቁል-ማ፡ ማ-ቁል-ማለ አርገኝ፡፡
⁴³አርጋበስ ይቁ ሁኔታ-ተ በ-ጥ ቁር
ከና እና ለለ ሁማ ተኩድ ተኩድ
ቁል፡ እናን መ-ሰብት ነለና እና
ቁል-ቴ፡ ቀል ነምት ሰና ከን ወማ
እና ይልቀ ወለ ሁማ-ቴ፡ ድለ-ቴ
ሁኔታ ከን እከመ-ሙ ተኩድ፡

የቆ የሰ-ሰስ አበደሮን

12: 46-50 ከዚ ⇒ ሊቁ 3:31-35፣ ሊቁ 8:19-21

⁴⁴አ-ቴ-መ የሰ-ሰ ነምት የሙ-
በት፡ ከጥ፡ ተ-ተ-ቴ-ሙ አበደሮን
እና መ-ቴ ማ-ወ በ-ር-ቁ-ና እና ይ-ሰ-ሁ-
ቁ-ቁ-፡፡ ⁴⁵የሞን የዚ፡ “እና! ተ-ተ-
ቴ-ሙ አበደሮንና ሰ-መ-ቁ-ና ማ-ወ-ወ-
ወ-ወ-ና እና ይ-ሰ-ሁ-ሁ” ይኩረ እተሁማ-፡፡

⁴⁶የሰ-ሰ የሸቦቱ የሙ-
በት፡ ከጥ፡ ተ-ተ-ቴ-ሙ አበደሮን
እና መ-ቴ ማ-ወ በ-ር-ቁ-ና እና ይ-ሰ-ሁ-
ቁ-ቁ-፡፡ ⁴⁷የሞን የዚ፡ “እና! ተ-ተ-
ቴ-ሙ አበደሮንና ሰ-መ-ቁ-ና ማ-ወ-ወ-
ወ-ወ-ና እና ይ-ሰ-ሁ-ሁ” ይኩረ እተሁማ-፡፡

⁴⁸የሰ-ሰ የሸቦቱ የሙ-
በት፡ “የ-ት-ት-የ እና? ”

አበደሮንና እና-ዳ-ኝ? ” ይኩረ፡ ⁴⁹በ

ከና ገና በ-ረ-ተ-ተ-ሙ ቁል እና የኩረ፡

“የ-ት-ት-የ እና እና-ዳ-ኝ? ” ከጥ፡ ⁵⁰የሞን

እና እና-ዳ-ኝ? ” ይኩረ እተሁማ-፡፡

⁵¹የኩረ የሙ-በት፡ የሙ-በት፡ ⁵²የኩረ

የሙ-በት፡ የሙ-በት፡ ⁵³የኩረ የሙ-በት፡

የሙ-በት፡ የሙ-በት፡ ⁵⁴የኩረ የሙ-በት፡

የሙ-በት፡ የሙ-በት፡ ⁵⁵የኩረ የሙ-በት፡

የሙ-በት፡ የሙ-በት፡ ⁵⁶የኩረ የሙ-በት፡

የሙ-በት፡ የሙ-በት፡ ⁵⁷የኩረ የሙ-በት፡

የሙ-በት፡ የሙ-በት፡ ⁵⁸የኩረ የሙ-በት፡

የሙ-በት፡ የሙ-በት፡ ⁵⁹የኩረ የሙ-በት፡

የሙ-በት፡ የሙ-በት፡ ⁶⁰የኩረ የሙ-በት፡

ቻኑ አበደሰከያ፡ አበደተ፡ኋላ፡ የቻኑ የሰ፡፡”

አይኑ ንግግ ስነ ፈጪስ

13: 1 - 15 ካዙል ⇒ ማር 4:1- 12፡ ሌዋ 8:4-10
13: 16 ብሮ ካዙል ⇒ ሌዋ 10 :23- 24
13:18 - 23 ካዙል ⇒ ማር 4:13- 20፡ ሌዋ 8:11-15

13 ነገሱ ስን የሰሰ መና በእ
ቀርቁለ ንግግ ተክ፡ ይተኞ
ነምታ ንግግ ስን በረት ወልት ቅዱማ፡
አንስ በረኞ ስን ተክ፡ ንግግ መወጥ
ቀርቁለ ንግግ ይሰብች ተረጋ፡ የንስ
ዋኑ በይሁ ሲከተኝ ለሰንት ሆኖ፡
አከሳኑ ሁኔታ፡ ንግግ ስን ፈጪስ
ቶኑ ለሰሰ ይቆሙ፡ እኩ እን
ፈጪስ ይሰብ ሰነድ ተኋኑ ተኋኑ ከራረ
በኩ፡ በምርመንስ ይፈሩ ተተኞ፡ 5ገር
ከን ሌሎ ቅርቡ በመሰባ በይሁ ሁኔታ
ቀብዕስ በኩ፡ ሰነድ ሰንስ ሰባዕስ
ለቀት ሰን ሰቦ ገዢ ልጂ ሁኔታ
ኋና ይፈሩ፡ የኋና በኋና ተኋኑ ተኋኑ
መሰራ፡ ሁኔታ ልጂ የኋና ሁኔታ
ተኋኑ ተኋኑ፡ ሰነድ ንግግ የሰሰ
ከኩ በኩ፡ ቅርቡ ሰንስ ተኋኑ ለሰሰ
የፈው፡ 8ከን ተኋኑ ተኋኑ ለሰሰ
ቅር ነቀቁለ፡ ጉር ተኋኑ ይሰብ፡ ከን
ቅር ይዘተመ፡ ንግግ ይሰብ ሰነድ ነቀቁ፡
የገዢ ተኋኑ ይሰብ፡ ተኋኑ ይሰብ፡”

10በደቀን ቤት ተኋኑ ይሰብ፡ “አቶ
ማለፈ ልይናን ለሰንት ይሰብ፡” ይደረ
ሰን የፈተኞ፡

11አንስ አከሳኑ ሁኔታ ይሰብ፡
“አይኑ ቅርቡ ሰን በኋና ለሰን ሰንና
ከኋና፡ ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡” 12ነገሱ
ዋኑ ቅርቡ ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡
አኻ በኋና ተቀባዩ፡ ንግግ ቅርቡ
በኩ ተኋኑ ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡
አኻ በኋና ተቀባዩ፡ ንግግ ቅርቡ
በኩ ተኋኑ ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡
አኻ ተኋኑ ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡”

“አንን አቶ ለሰን ሰንና በኋና
የሰን ሰንና፡”

14ነገሱ ሁኔታ ይሰብ፡ ለሰን ሰንና

በኩ ለሰንቤት ለመተማሪ፡ እንስ
አከሳኑ ሁኔታ

“እኩ አቶ ይሰብ፡”

ሀጻዕስ፡
አርጋኑ አቶ ለሰን ሰንና፡”

15መታዎች ሰበ ከኩ ይቀበሱ፡
ሁርሰኑ ሁኔታ፡
አይሰብ፣ የኋና ተኋኑ፡
አቶ አከሳኑ ተኋኑ ሰበ እንስ
አይሰብ፣ እርጋኑ፡
ተረሰኑ ተኋኑ ይሰብ፡
ገዢ በኩ ተረሰኑ ሰበ እንስ
ንጂዢ ተረሰኑ ይሰብ፡”

16አይ ከኩ ተኋኑ የኋና ለሰን እንስ
የማድ፡ ተርከሰን የኋና ይገዢ እንስ
የማድ፡ 17አን አቶ ለሰንቤት ሰንና
ማቻ፡ ሁኔታ ሁኔታ ሁኔታ ቅርቡ የኋና
ሂሳኑ የኋና ለሰን እርጋኑ ከኩ እርጋኑ
ሁዋ ተረሰኑ፡ 18 ሁኔታ ሁኔታ እንስ
አንስ የፈተኞ፡ ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡”

19አኩ ለሰን ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡
ማል አከ ይሰብ፡ 19ነገሱ ተኋኑ
ማል ቅርቡ ይሰብ፡ የኋና ለሰን ሰንና፡
አኩ ለሰን ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡ 20ነገሱ
አኩ ቅርቡ ይሰብ፡ ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡
አኩ ለሰን ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡ 21ነገሱ
አኩ የኋና ለሰን ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡
አኩ ለሰን ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡ 22ነገሱ
አኩ ለሰን ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡ 23ነገሱ
አኩ ለሰን ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡ 24ነገሱ
አኩ ለሰን ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡ 25ነገሱ
አኩ ለሰን ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡”

2 የኩ ሰንና በኋና ለሰን ሰንና፡ 3 የኩ
አኩ ለሰን ሰንና፡ 4 የኩ ሰንና በኋና
አኩ ለሰን ሰንና፡ 5 የኩ ሰንና በኋና
አኩ ለሰን ሰንና፡ 6 የኩ ሰንና በኋና
አኩ ለሰን ሰንና፡ 7 የኩ ሰንና በኋና
አኩ ለሰን ሰንና፡ 8 የኩ ሰንና በኋና
አኩ ለሰን ሰንና፡ 9 የኩ ሰንና በኋና
አኩ ለሰን ሰንና፡ 10 የኩ ሰንና በኋና
አኩ ለሰን ሰንና፡ 11 የኩ ሰንና በኋና
አኩ ለሰን ሰንና፡ 12 የኩ ሰንና በኋና
አኩ ለሰን ሰንና፡ 13 የኩ ሰንና በኋና
አኩ ለሰን ሰንና፡ 14 የኩ ሰንና በኋና
አኩ ለሰን ሰንና፡ 15 የኩ ሰንና በኋና
አኩ ለሰን ሰንና፡”

²³በኝን በዚ የገዢት ፈጻሚያዎችን ነው
የብቻ ድንብ ሁብቱ ልብት፤ እንደ
ፌር ካቀተ፤ የኩ ተረ ድቦ፤ ክን ተረ
ካተሙ፤ ክንሰ ተረ ለገመ ካቀተ፤”

እኩ አረማ

²⁴የብለስስ አነስ ፕሮ ዓኩ ድበ
አሳንት ሆም፤ “ሞተማን ሰማን ነው
አብራሪ፤ ከሰት ሰነ የሬ ፈጻሚያዎች
የኩ ልብት፤ ²⁵ገኩ አቶ ካምን መር
ጥኑ ሪፖ ደንብ ካምጥ እኩ ቅመክና
ከሰት አረማ ፈጻሚያ ደማዎች፤ ²⁶የል
ቅመክና ሰን ተረ ተረ ተረ ካቀተ
አረማን ታመልቸቱ፤

²⁷ተቻይልቸቱ አዲ አብራ ሰኞስ
ገራ ፊራኩ፤ ከፍታ፤ አቶ አብራኩ
ከሰት ሰነ የሬ ሁንጻዎች፤ የስ አረ
ማን አዲ ፊራኩ፤ ፕሮ፤

²⁸እኩ ደብቡ፤ ደንብ ሲሆን ፕሮ፤
ፏል፤

ተቻይልቸቱ፤ አኩ ተ ደቻ በታ
ጥኑ ተበርሱዎች፤ ፕሮ፤ አኩ የሬ ተረ፤
²⁹ካምጥ ጉኩ አነስ ፕሮ ደብቡ፤
አቶ አረማ በቀጣት፤ አኩ ለሰ ወለን
ቅመክና ሁንጻዎች፤ እኩ፤ ³⁰ሁን
የል ማጥ ለጥኑ ወለማን ማጥ
ጥኑ፤ እንሰ የል ሰነ ወለ ሙኩን
ቅመክና፤ ይልቀበት አረማ ለሰ በቅሳ፤
አኩ ተብመኩስ ሰሰ ሰሰ ሰሰ ሰሰ
ቅመክና፤ ጉኩ ወለተቀበቱ፤ ተተ
ከተ ማኩም፤ ፕሮ፤ አኩንት ሁኔሙ፤”

እኩ ሂወተቻው ሲሆን ፕሮ

13: 31-32 ከዚ → የገር 4:30-32
13: 31-33 ከዚ → አቶ 13:18-21

³¹የብለስስ አነስ ፕሮ ዓኩ ሀራ
አሳንት ሆም፤ “ሞተማን ሰማን ተረ
ሰን፤ ከን ካምን ፊራ አብራኩ ከሰት
ፈጻሚያ የኩ ልብት፤ ³²እኩ ሰነ ይኞል
ጥቃ፤ የሙ ተረ ተረ አቶ ቅመልቸ
ማለ መብ ተከ፤ ሰም ሰም ሰም
ፊራኩ፤ ደንብ መኩልቸቱ፤”

³³አመሰ አነስ ፕሮ ዓኩ ድበ
አሳንት ሆም፤ “ሞተማን ሰማን ለመክቻ
የብርቱ፤ የኩ ፊራ ሁብቱ ሰን እን ጉኩ
ማጥ በአዴዴ የኩ ለሰርቱ ሰዳት
መከበ ልብት፤”

³⁴የብለስስ ወን ሲሆን በንግድ ፕሮ
የሞተት የብቻ፤ ዓኩን መለሰ ወን
ጥከለ ለሰንት ሁንጻዎች፤ ³⁵እኩ
አኩ ወን ለማቻ፤

“እኩ ዓኩን አኩን ሁንጻዎች፤

ወን ሪፖ እኩኩን አመጥቻ ፕሮ
ቀበ ዘኩሚያ ሁንጻዎች” ፕሮ ሰን
ፈማ በወጥ ተከ፤

የኩ ዓኩ አረማ

³⁶የብለስስ ተተ ነሞታ አቶመት
አኩ መብ ለሰ ሰኞስ፤ በረቶንሰስ ለሰ
ፊራኩ፤ “እኩ ዓኩ አረማ አብራ ከሳ
በት ነትሆም” ፕሮ፤

³⁷እኩ አነስ ፕሮ ደብቡ፤ “ካምጥ
ሰን፤ የሬ ፈጻሚያ ሰን ለሰመ ነማት፤
³⁸አብራኩ ሰን ሰም ሰም ሰም ሰም
ወርንስ እኩ ቅመክና፤ አረማን
ሰንም እኩ ለሰ ሁም ሰፍት፤ ³⁹እኩ
አረማ ፈጻሚያ ሰመስ፤ የሬን ሁማ
ፊመ ሰም ሰፍት፤ መር ሁመንስ መለ
ከተ ቅዱት፤

⁴⁰“እኩ መ አረማን መልተቀበሱ
አብራኩ ተብመ ሰኞስ እኩ መ ሰም
ተከ እኩ መ ተከ፤ ⁴¹አልም ነም መለ
ከተ ሁኔር፤ እኩንስ ወን ሲሆን
መሸጥ፤ መረ ቅመክና ከሳ ሰኞስ
መልተቀበሱ፤ ⁴²የል እኩ ሰኞስ እኩ
ይርሱ፤ እኩ ሰኞስ እኩ ሰኞስ፤ እኩ
ከንሰንስ እኩ ሰኞስ፤ ⁴³የል ሰኞስ
ጥቃ፤ የሙ እኩ ሰኞስ፤ እኩ እኩ
ይረፋ፤ እኩ ሰኞስ፤ እኩ እኩ ሰኞስ፤

⁴⁴የል ሰኞስ ሰኞስ፤ ⁴⁵የል ሰኞስ
ይርሱ፤ ⁴⁶የል ሰኞስ ሰኞስ፤ ⁴⁷የል
ይርሱ፤ ⁴⁸የል ሰኞስ ሰኞስ፤ ⁴⁹የል
ይርሱ፤ ⁵⁰የል ሰኞስ ሰኞስ፤

እኩና ቁጥር ይከራሙትና ስላ

⁴⁴“መ-ቁ-መን ሰማን ቁጥር እብራ
ከለት ይከራሙ ልኑ፡ ነውን የኩል
ቁጥር ከና አርጋኝ ይ-በና ይከራ፡
አንስ ወን እኩ መለ ገመዶና ይች
ወን ቀበ መና ገርግና እብራ ሰን
ብተ፡፡”

⁴⁵“እብራ-መሰ ጥ-ቁ-መን ሰማን ያል
ደረሰ ለ-ለም ደንብ በርሃና የኩ
ፈነት፡” ⁴⁶የል-የል-ቀን ሰ-ንስ ሰ-ለ
ዘና ወን አርጋኝ እንስ ይች ወን
ቁበ ሆ-ንስ-ማ ገርግና ሰ-ለ ሰን
ብተ፡፡”

እኩና መው

⁴⁷“እብራ-መሰ ጥ-ቁ-መን ሰማን መው
ገብኑት ይርበተ-ማ ቁርጻ-ማ ገብ መሬ
መል-ቁበ ልኑ፡” ⁴⁸የይር መውን ሰ-ን
ጥ-መት-ሰ ቁርጻ-ማ ቁ-በ-ቁ-ቁን ገራ
ቀርቂ ገብኑት እና ሁርከሰን፡ እን
ሰ-ሰ ተ-ታ-ኩ ቁርጻ-ማ ገራ ፍለና
ቁ-ሰ-ነት ማ-ቁ-ቁ፡ ቁርጻ-ማ ገራው
ገብኑ፡” ⁴⁹ቁ-መ ሰ-የ ለ-ፏ-ት-ሰ እኩ
ሰ-መ ተ-ክ፡ መ-ለ-ኩ የ-ቀ-የ-ሰ እ-ራ-ኩ,
መ- ሁ-ም-ሰ ወ-ረ ይ-ቁ-ለ-ቁ-ቁ ገ-ር-ገ-ር
ሰ-፡፡” ⁵⁰መ- ሁ-ም ሰ-ን ሰ-ለ እ-ብ-ቁ-ት
ይ-ር-በ-፡ እ-ቁ-ት-ሰ ሁ-ም ሰ-አ-፡ እ-ኩ
ካ-ን-ሳ-ሰ ገ-ቀ-፡፡”

“የ-ብ-ሰ-ሰ-፡ “ወን ከና መና- ሆ-ብ
ተ-ኩ-ር-፡” ይ-ኩ እ-ኩ ሁ-ፏ-፡፡”

እ-ኩ-ስ-፡ “እ-ኩ-!” ይ-ኩ ሁ-ፏ-፡፡”

⁵²እ-ኩ-ስ-፡ “እ-ኩ-” ይ-ኩ ሁ-ፏ-፡፡”
በ-ራ-ታ- የ-ቁ-መ- ሰ-ማ- ተ-ኩ- እ-ኩ-
መ-ኩ- ከ-ኩ- ከ-ኩ- ሰ-ማ- መ-ኩ- የ-ቁ-መ-”
ይ-ኩ-፡፡”

ይ-ኩ ተ-ኩ-መ

13:54-58 ኮ-መ- ⇒ ሚ-ር 6:1-6

⁵³የ-ብ-ሰ- እ-ኩ- ሁ-ኩ- ከ-ኩ- የ-ቁ-መ-
ቅ-መ- ሰ-ማ- እ-ኩ- ከ-ኩ- የ-ቁ-መ-፡” ⁵⁴እ-ኩ-
ገ-ራ- ሰ-ማ- ይ-ች- መ-ኩ- ሰ-ማ- ሰ-ማ- የ-ቁ-መ-”
ሁ-ም-ተ- በ-ር-ሰ- ይ-ቁ-ቁ-፡፡ እ-ኩ- ሰ-ማ-

እ-ኩ- ከ-ኩ- ይ-ኩ-፡ “የ-ቁ-መ- ከ-ኩ- እ-ኩ-”

ከ-ኩ- ሁ-ም- እ-ኩ- ሁ-ኩ- ሁ-ኩ- ሁ-ኩ-

መ-ኩ- ሰ-ማ-፡ ሁ-ኩ-፡” ⁵⁵የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-

ቁ-መ-፡ ሁ-ኩ-፡” ⁵⁶የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁵⁷የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁵⁸የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁵⁹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁶⁰የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁶¹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁶²የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁶³የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁶⁴የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁶⁵የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁶⁶የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁶⁷የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁶⁸የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁶⁹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁷⁰የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁷¹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁷²የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁷³የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁷⁴የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁷⁵የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁷⁶የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁷⁷የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁷⁸የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁷⁹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁸⁰የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁸¹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁸²የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁸³የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁸⁴የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁸⁵የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁸⁶የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁸⁷የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁸⁸የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁸⁹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁹⁰የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁹¹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁹²የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁹³የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁹⁴የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁹⁵የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁹⁶የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁹⁷የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁹⁸የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ⁹⁹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁰⁰የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁰¹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁰²የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁰³የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁰⁴የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁰⁵የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁰⁶የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁰⁷የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁰⁸የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁰⁹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹¹⁰የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹¹¹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹¹²የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹¹³የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹¹⁴የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹¹⁵የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹¹⁶የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹¹⁷የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹¹⁸የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹¹⁹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹²⁰የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹²¹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹²²የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹²³የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹²⁴የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹²⁵የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹²⁶የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹²⁷የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹²⁸የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹²⁹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹³⁰የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹³¹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹³²የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹³³የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹³⁴የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹³⁵የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹³⁶የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹³⁷የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹³⁸የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹³⁹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁴⁰የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁴¹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁴²የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁴³የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁴⁴የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁴⁵የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁴⁶የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁴⁷የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁴⁸የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁴⁹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁵⁰የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁵¹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁵²የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁵³የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁵⁴የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁵⁵የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁵⁶የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁵⁷የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁵⁸የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁵⁹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁶⁰የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁶¹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁶²የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁶³የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁶⁴የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁶⁵የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁶⁶የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁶⁷የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁶⁸የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁶⁹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁷⁰የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡” ¹⁷¹የ-ቁ-መ- የ-ቁ-መ-፡”

<p

የርሃም ፊዴስ፡ “መታ የሚንስ መና
በበረጋው ክፍ የኩንግ” ፌርዴ፡ የሞት
ችል ገዢ፡ ገዢ ሰብቢ ከከሳይል
ከሰውተ ሌሎ ወለን ቁረኑ ቁጥር ፌዴ
አካ መን ልሽነ በርበደ ስን ልሽነ
ከንሙ አይች፡¹⁰ እንስ ነው አርሃ
መነ ሆክ ካስተ መታ የሚንስ ከተሰበ፡
¹¹ መታንስ ገዢ ከበረ ከአማራ ፍድም
አንተለተት ከኩንግ፡ ሌሎንስ ልሽነ
በስብ፡¹² በረቶን የሚንስ ቁጥር ሰራሽ
ቆኅ እዋለን፡ ድዕና የሰብት ሁመን፡

የሰብ ነው ከመ ሪኬ ፍት ከኩንግ
14:13-21 ከመል = ማር 6:32-44፣ ል.ቁ 9:10-17;
ሥ.ቁ 6:1-13
14:13-21 መቀጥ = ማቻ 15: 2-38

¹³የሰብ የሙ ወን ከኩ ድግቡት
አቶ ከኩ ከሳ ሁበላን በከው ቁጥር
ቁጥር ድቁ፡ እምንስ የሙ ወን ከኩ
የንት መጠሪያ ከኩ ማረጋ እና ሆኖ
ዶራን፡¹⁴የሰብስ አካ-መ ሁበላ-
በኩ እዋተ ባይ እርሃ፡ እንስ ገዢ
አራዳ እኩ-በተተሰኞ ፍድም፡

¹⁵የአገል-መ ስን በረቶን ገዢ
ቆኅ፡ “ለቀት ከኩ እኩ፡ እኩ-ንስ
አ-ቴር፡ እውን ከኩ ገዢ ገዢ-ት
ቆኅ እኩ ፍት በተተሰኞ እኩ እርሃ”
የፈናን፡

¹⁶የሰብስ ዝ-በብ፡ “እኩ ድቁን
አንስ ህንጻርቁቁ፡ እኩ-መከሰስ ወን
አንስ ፍትን ከኩው” ፌዴ፡

¹⁷አስተ፡ “ኩ በኩ ስኩ ቁር
መማ ለመ ቁጥር እኩ ቁጥር” ፌዴ፡

¹⁸የሰብስ፡ “ወኑ-መ ቁጥር ፍት
ቆኅ” ፌዴ፡¹⁹ እንስ እኩ እኩ
መጠናል ተታኩ አይች፡²⁰ በኩ
ሰኩና ቁርመማ ለማን ስን ቁጥር
አርሃ ገዢ ለማን እኩ እኩ ገዢ-ቤት
በኩ መመ-በብ በረቶተት ከኩ፡²¹ በኩ
ድኩንም እዋተ ቁጥር፡ በረቶን ሁምበ
ሁ-ራክ ገዢ ከኩ ለመ ፍት ወላቅ
ቁጥር፡²² ወኑ ፍትን ወ-በርቃቁና

አይሰ መለ ገዢ እዋተ ከመ ስን
ተረጋ፡

የሰብ ለማን ዝዴ

14:22-33 ከመል = ማር 6:45-51፣ ል.ቁ 6:16-21
14: 34 - 36 ከመል = ማር 6 : 53 - 56

²²የሰብስ ሁንጻ እዋተ ከኩ-ቤት ገዢ
ስት እኩ በረቶተት በድኩ የበተኩ
እኩ ዘረ ደበረኩ የኩ-መ ስን እው
መአኩ-ቁጥር እንስ አይች፡²³ እንስ እኩ
የሞት እኩ ገዢ ተፈጻ በኩ ወቀ ከኩ
ቁጥር ፌዴ ከኩ ገዢ ተፈጻ እልበኩ፡
የሙ ለኩ ገዢ ከኩ-መ እኩ
ቁጥር፡²⁴የሰብ ከኩ ገዢ በድኩ
ስት ወለኩ ገዢ ቁርቱ፡ ሰብቢ በ-በን
ድ-በቶን ቁል እኩ ዘ-ራን እት በ-በ
ቁ-ቁ፡ በድኩ ስን ድሞ በማኩ-ቁ፡
አኩ-ቁ ዘ-ቁ የደርበተማ ቁርቱ፡

²⁵የሰብስ ሁልኩ ከኩ ከ-ቁ እኩ
ረ-ቁ-ት ገዢ ዝዴ ገዢ ዝ-ቁ-፡²⁶በረቶን የሙ እኩ ገዢ ዝ-ሙ እኩ
የንት ባይ እኩ፡ ለቀተኩ-በብ፡ “ኩ-
አኩ-ቁ” ፌዴ እየን፡

²⁷የሰብስ ዝ-በብ፡ “ይ-በብ-ቁ፡ እኩ-ማ-ቁ!
ሁ-ን-ለ-ቁ-ቁ!” ፌዴ የሙ-ሰ-መ እኩ-ት
ቁ-ቁ-፡

²⁸አ-ጥ-ር-ሰ-በ፡ “የ ገ-ፍ-ታ! እኩ-ን
ስት ቁ-ቁ- እኩ እኩ በኩ-ን ዝ-ሙ
የኩ- እኩ እኩ-ቁ” ፌዴ፡

²⁹የሰብስ፡ “ኩ-ቁ” ፌዴ፡

አ-ጥ-ር-ሰ-በ በድኩ ስን እኩ በ-ኩ
በኩ-ን ዝ-ሙ ገ-ዢ የበብ ቁ-ቁ-፡³⁰የሙ-
ስት ቁ-ቁ- ስን እኩ-ት ገ-ዢ ስ-ቦ-ቁ-፡
አ-ጥ-ር-ሰ-መ ቁ-ቁ-ቁ-ቁ-፡ “የ ገ-ፍ-ታ
ኩ-ለ-ቁ-!” ፌዴ እየ-፡

³¹የሰብስ የሙ-ሰ-መ ቁ-ቁ-ቁ- እኩ
ቁ-ቁ-፡ “የ-ሙ-ቁ እ-ሙ-ቁ-ቁ- ድ-ቁ-ቁ-፡
አ-ት ማ-ለ-ቁ መ-ሙ-ቁ-?” ፌዴ፡

¹⁸ የኩ ቁ-ቁ-ቁ-ቁ-፡¹⁹ የኩ ቁ-ቁ-፡²⁰ የኩ
አ-ሙ-ቁ-፡²¹ የኩ ቁ-ቁ-፡²² የኩ ቁ-ቁ-፡²³ የኩ
አ-ሙ-ቁ-፡²⁴ የኩ ቁ-ቁ-፡²⁵ የኩ ቁ-ቁ-፡²⁶ የኩ
አ-ሙ-ቁ-፡²⁷ የኩ ቁ-ቁ-፡²⁸ የኩ ቁ-ቁ-፡²⁹ የኩ
አ-ሙ-ቁ-፡³⁰ የኩ ቁ-ቁ-፡³¹ የኩ ቁ-ቁ-፡³² የኩ

³²የመ. እናን በድኅ የቦተትት በብር ስን መልዕስ፡፡ ³³ወር በድኅ ሰነ ክሰ ተረጋም፡ “አቶ ፍጥሙ እልሙ ወቀዋች!” ይሸኑ እናና ማገደ፡፡

34 አሳንስ ገንዘብ መቋእኔ ተንጋ
ፈጥቶ በዚና እኩ በአክ:: 35 ቁጥር
በዚ ስፍና የሙ እኩ በከተማ ፍጥ በየ
ስፍ መቋእኔ እርግ እርግና ወረ ቁጥ
በዚና መቋእኔ እኩ ተፈጥ:: 36 እኩ
ቁጥርበዚና ስት ሆኖም ወደፊ ተቀ
ናፍ እኩ ክፍተኑ:: ወር ሆኖም ወደፊ
ቁጥር ስት ሆኖም ወር ሆኖም::

ΨΩ ΦΛΦΛΔ ΨΩ ΠΛΦ

15: 1 - 20 *h-wk* ⇒ *eqC* 7 : 1 - 23

15 እድሮትኬ, በርሃቶችን ሲ-
ቀጥ የኩ የኩስልማ ገዢ የሰነ-
ዕራሪ፣ ፲፻፷፭ዚ ማለፈ
የጊዜ ማንኛውታ መሰረት እና እና
በዚህ ህንጻትናን የጊዜ ሁርከ ህንጻው
ተኗለሁ” ይረዳ::

8 “ ‘እ.መ.ተን ከ.ን እ.ፋ.በ.ተን

፲፻፭፻፻፻

ԵՐՅԱ ԿՐ ԿԲ ԵՐ ՔՆ

የኢትዮ አከናማን ነዋወራው

¹⁰የብ-ብለ ነዋጥ ሰነ አጥ-ት ወጣ

Հին Ծեծոց: «Ճշկ: Ս-Ա-Ջ! Ալպը հայ Նոյ իսկ Ուժ-է Նմա տ-Հան Մծե: Մո՞ հայ Նոյ Նոյ Ուժ Նմա Մշտ-Հան:»

¹²በረታኑንስ ገዢ ቁጥር፣ “እኩ
ከና ልጠኑን ይበት ከኝ ድንብና ገዢ
በተኞች?” ይችላ ወጪን፡፡

¹³እንስ ይጠበቅ አካል ይችላ፡ “በቀ
ለተኞች እየገኘ እን ማማራ ሆነ
መርቻኑ የበተኞችም፡፡ ¹⁴ዋዕሳኑ ቁጥር
አገኝ ይሞጣ፡ ይሞጣ ይረዳ ይመኑኝ
የምን ይሞጣ ወከ ይሞጣ ይበት ይረዳ
የምናን ለተኞች ለለ በአ፡፡”

¹⁵ ከጥርዕስ፡ “ሙ ሂሳብ ከና
የአሰቦ” ይችላ፡፡
¹⁶ የዚህዕስ አብነት ይችላ፡፡ “እነዚ
ህንጻ አማካይ ህጻው-በትኬ? ¹⁷ወደን እኩ
በንግድ ልጻ ከምባ ጉራ ሰነ እኩምን
የርሃበ ነፃ ከኩ እኩ በእኩ ህጻው-
ተኞ? ¹⁸ወደን እኩኝ በእኩ ጉራ ጉራ ነማ
በኩ በእኩ ነመስ ጉጠ-ፈልስ፡፡ ¹⁹ለበዕስ
የሰሰ ያደረገ ሁማግኘ፡ ነመ እኩል-ንኩ;
አኩምን፡ ሁለላ-ምንጻ፡ ሁተኛ፡ ይረዳ
በኩ በወጪ፡ መቆ ነመ በለፈ-ንኩ ጉራ
ሁማ ከኩ በእኩ፡፡ ²⁰እኩን ከኩ-ኩ ነመ
በኩ መለ አቶ ሆርከ ህጻው-ቀትኩ ወ
ቀጥታ ነመ ህጻው-ፈልስ፡፡”

ክመንቴ የበርቱ ክንዲ ተ

15: 21 - 28 ה-מְשָׁרֶךְ ⇒ מִצְרַיִם 7 : 24 - 30

²¹የዕስ ሰነዱ ስንኩ ካኬ ገዢ በዚ መር
ለኩ ለፈጥ ይች፡ ²²ከተም፡ ይሰራታቸው
በአሁን ቅዱ በዚ ሰኔ ገዢ ቁጥር፡
“የ ገዢ፡ የ እልሙ ይዋጥ፡ እን
ተልተዋ ይረዳን ቀበጥ እከመለ
ይቶም፡ ይርሱ፡ ገዢ ዓ ስፋ! ” ይ-
የሆ፡፡

²³የሰ-ሳ ገኑ ይሰበ ቅዱስ ሁንጻን
ለፍ፡ በረተ-ተንጻለ ገራስ እኩለ፡ “ከ-ፍ፡

32 Ph₃ λεμαρε: *2 Ph₃ λε: *7 Ph₃
λεπατ λε: *7 Ph₃ λερε: *14 Ph₃ λελε:
*19 Ph₃ λελε: *19 Ph₃ λελε: *21 Ph₃
λελε: *22 Ph₃ λελε: *22 λελε:

32 Phz λεωαρε: *2 Phz Αθ: *7 Phz
ηέλετ ΤΣ: *7 Phz ΛΕΩ: *14 Phz ΛΕΛΕ:
*19 Phz ΛΕΩΦΩ: *19 Phz ΛΑΜΩΨΩ: *21 Phz
*21 ΛΕΛΕΩ: *22 Phz ΣΤΩ: *22 ΛΟΨΩ:

ለኋጊ ብቻ ስት አያ ነ ፊል ይምርታ;
ነው የዚህንን ጽሑፍ ለስትና::

24እንቃጣ፡ “እን ሆኖተ መነ እስ
ራኩ ከነገ በደን ሲ ቅፅጥ እና
ጥም” ጽሑፍ የዚህ::

25ይ-በርቱን ሰንሰ ቁጥሩ ቁሰሳ
የረቻ ይሰበንኩታ፡ “የ ገዢታ ገን
ጋጋ!” ጽሑፍ::

26እንሰ፡ “በ-ዶን እቅለ ቁጥኑ
ሰው የረ በ-ሰን ሲ ወጥ” ጽሑፍ
የዚህ::

27አዲስ የዚህኩ፡ “አብ የ ገዢታ
ሰውን ሰንሰ በ-ራክ ማቅረብ ገዢታኩና-
በርሙኬ ቅጽ” ጽሑፍ::

28የ-ሰስ፡ “ይ-በርቱኝ! አመንት;
የዚህ ገዢ፡ አብ-መ ሂሳብ-ት ሰር
ጥተ” ጽሑፍ የዚህ:: ሆነተልሰሰ ለአ
ቴዕመ ሲ ቅፅጥ::

፩፻፲፷ ነው ከመ አፈጻጸም ተተ ካለን
15: 29 - 31 ስዕስ ፖሮግር 7 : 31 - 37
15: 32 - 39 ስዕስ ፖሮግር 8 : 1 - 10
15: 32 - 39 ስዕስ ፖሮግር 14 : 13 - 21

፩፻፲፸ ዘመኑ እና ክብር ገዢ ገዢ ገዢ ገዢ
ቁቃ፡ ቅልጥበት አልበበ ቅል፡፡ ፩፻፲፹
ጥና ሽያጭ መረ አከላም፡ መረ ፎመዝ፡
ወረ ፍራይታ መረ አረቢዝ አብዛ
ቅብጥ ዝድኖል ክፍል በዚ ሽያጭ ፍራይታ
ማለ ይሰሳ ይሰ ክብር፡ እንደ እንደ እንደ
እይሁ፡ ፩፻፲፻ ስጋን የሙሉ አከ
አረቢዎች ፍራይታ የወጥታ፡ ወር ፍራ
ጥና ሽያጭ፡ ወር አከላም ፍመዝ፡
ወረ ፎመዝናም አካ እጀትና በነማሽ
አርገኔት ዝድንዋልጥና፡ ወቀ አልሆ
አልፋና አልፋና ክብር፡
፩፻፲፹ ዘመኑ ስረተባ አፈቻ ፖሮግ：
“እን ስሞት ክናናና ዝንጋጀ፡ እንደ
የሱ ስሩ ስሩ ቅረቡ፡ ወቅ ቅጥ
ቁከል ህንጻዎች፡ አካ እንደ ክራረት
ህንከኑናናና እና ህንጻዎች፡ እና ህንጻዎች፡ እና
እንደ እና ህንጻዎች፡” ፍመ፡፡

፩፻፲፺ በረተኞስ ይጠበኑ፡ “በ-የኑ
ቁጥ ጉዳ አካና ቅዱስ ዝንጋጀ ለ፻፲፻

አለን ከኝ ክሰተት እኩ አርጋጥኑን?
ይችን:: ³⁴የብሔስና “በደና ህግም ቁብዬ?”
ይችን አገኘ መረጃ::
አሳጋዣ፣ “በደና የርሃዬ ቁርጉሙና
ጥጥው መ-ራሱም ቁብና” ይችኑ::
የልጻን እኩ ማሞትን ስን ለረ ተታ
ኋን አቃቃ:: ³⁵በ-ደና የርሃዬ
ቅርጉሙና ስን ፍቃድ እርግ ወቀ ጉላ
ሁኔታ ሆኖ መመዘኛው በረቶተት
ኋና፡ በረቶተትን ንጥታዊ ካኑ::
የሁንድሳኑ ቅተሉ ቁልጻ:: እንዱ
የረቶተን ህግም ሆራሳ ጉጻድ የርሃዬ
ውለት ወልት ቁቦን:: ³⁶ለከብዕው ወረ
ጥናትና አፈልጊ የጊርማት መለኝ
መመመ እኩር ቁል:: ³⁷የብሔስ እርግ
ቴት ስን እኩር ሆኖ ሆኖ ቀድሞ
የብሔስ ቀም መግዳድ ይች::

ጥልከትን ተፈተመስ

16: 1 - 12 *hypothesis* ⇒ *theory* 8 : 11 - 21

16 ሰራተኞች በቅዱን ገዢ የሰላም
ቁጥሩ አብ ገዢ ምልክት
ስምም እነን እንጂዻለሁ እስ
ዋይናን እስ ቅዱን፡፡
እንዲ ይሰራ አብኩ ፕሮ፡ “እነን
የው ለቀጥ ገንዘባት ተ ” ስምም ይመ
ቴሪ ቅዱም ተኩ ፕሮ፡፡ የገንዘባው፤
ሁርድ ስምም ይመቴሪ የሚሰለሁ ገ-
ቃኬታ፡ ከፍጥ በከን ፕሮን የዚሁ
ፕሮ፡፡ እኩን በፏ ስም እላልተኑ ወን
ቁጥር ሁመ ገንዘባው፡ ዘ ማኩ ምልክት
በራ በከን ህንጻንጻው፡፡ ያልን ሁማኬ
አቶም ምልክት በርዳደ፡ ዘ ምልክት
የኩሳ መረ ምልክት በራ ህንጻኬ
መር፡፡” የሰላም እኩመት እነን እስ
ያሆም፡፡

^o27 Ph.3 1079 Ph.4: ^o28 Ph.3 4.2.2.F.7: *31
Ph.3 107: *31 Ph.3 10.6.4.3 / 10.2.10.4.1.3
^o32 Ph.3 10.7.1.1.1: ^o32 Ph.3 10.2.2.2.4.6: *33
Ph.3 107: ^o34 Ph.3 10.7.1.1.1: ^o38 Ph.3
10.2.2.2.10.10: ^o39 Ph.3 1070: *3 Ph.3 8.7.7.0
10.2.2.2.10.10: ^o39 Ph.3 1070: *3 Ph.3 8.7.7.0
10.2.2.2.10.10: ^o39 Ph.3 1070: *3 Ph.3 8.7.7.0

ጋዢኑ እርዳታኑ ስምቻ

“በረቶን አን, ገዢኑ መያኬ,
ቦዶ እኩ በ-ዶና ፍቃድ እራንዳተኞት
ቁሬን ህብተኞ፡ “የብለስ ሰብኩ!
ጋዢኑ እርዳታኑ ስምቻው እኩ
አን” ፍቃድ፡

“እሳንድ፡ “እን ሰባዎ, እኩ በ-ዶና
ቁከላ ሆንፋይትና እኩ ፍቃድ”
ፍቃድ ወልጊ የ-ዲብተኞ፡

“የብለስ ገዢ የን ለዚ የ-ቢተኞ
ሁ-ቦቱ እኩ ፍቃድ፡ “የ ወራ አመንታል
ደ-ቃና! ለዚ ማለፈ ወይ በ-ዶና
ዶብ-ከሰነ ወልት የ-ዲብተኞ፡ የለን
አመሌ ሆንሆበተኞ? በ-ዶና ለዚ ነው
ከ-መ ሰነድ ይ-የራልማሽ ሆምባ ሆ-ረሳቀ
ገንዘብ እኩ ወልት ቀብረን
ሀ-ንደግ-ተኞ? ተሞክን በ-ዶና የ-ርብ
ነው ካ-መ አኔ-ርብ ይ-የራልማሽ ሆምባ
ሁ-ራ ተ-ንድ ሆምባ እኩ ወልት ቀብ
ደን ሆንደግ-ተኞ? ተለን ወን ለዚ እኩ
ንት የ-ቢተኞ ተራ ለዚ ወይ በ-ዶና
ሀ-ንደግ-ተኞ? ተለን ወን ለዚ እኩ
የ-ሪ? ሲ-ዢኑ እርዳታኑ ስምቻው
አን? እኩ፡” የለንድ እርግበ እኩ
እን እኩ ለዢኑ እኩ በ-ዶና እኩ
አንተኞ እኩ ሆንተኞ እኩ በ-ዶና እኩ
እንተኞ እኩ ሆንተኞ እኩ በ-ዶና
እርዳታኑ ስምቻው እኩ እንተኞ
አንንት ሆም ተራ ህብተኞ፡

ሻጥር ወይ ክርስቶስ ዘመኑ

16:13-16 ኮሙና ማር 8:27-29፣ ል.ቁ 9:18-20

“የብለስ ይ-ር ገዢ ሰም ቀብረኝ
ፈላጊ ቁ-ፊ፡ “የሞን ለልመ ነማ
ቴን እኩ ፍቃድ?” ፍቃድ በ-ረቃጥ-ተኞ
ቁ-ፊ፡

“የለንድ ይ-ብለስ፡ “የሞን የ-
ቁ እን የ-ንድ መ-ዳድ ፍቃድ፡ ወር
ካን እን አ-ለም ፍቃድ፡ ከ-ንም እን
አ-ርም የለ የ-ንድ ል-ለ-ተው እኩ እኩ
ቁ-ፊ ፍቃድ፡” ፍቃድ፡

“የብለስ፡ “አለንም እኩ ፍቃ
ድ፡” ፍቃድ ወራ-ቤ፡

¹⁶በሞን ይ-ጥርስስ ይ-ብለስ፡ “እኩ
ክርስቶስ ለልመ ወይ ፍ-ር-ታ-ኞ”
ፍ-ቃድ፡

¹⁷የብለስ እኩ ፍ-ቃድ፡ “የ ሌ-ሞን
እልመ የ-ፍ፡ እኩ አ-ብ-መ-ማ-ገ-ድ፡ ከ-
አብ-ከ-የ እኩ ለ-ማ-ራ-ኤ-ፍ፡ ለ-ት-መ-ል-ቃ-ስ
መ-ለ ነ-ማ ማ-ት-፡” ¹⁸እኩ ለ-ት ሁ-መ-፡ እኩ
ሻ-ጥ-ር-ስ፡ ቁ-ር-ስ ከ-ነ-ረ-ት-ስ ወ-ል-ድ ክ-ር-ስ
ታ-ና-ከ-የ ከ-ነ-ለ-ፋ-ር-፡ ሁ-ም-ን የ-እ-ሰ-ስ እ-ኩ
ሁ-መ-፡” ¹⁹ቅ-ር-ፋ፡ ወ-ተ-ማ- ለ-ማ-
ስ-ፍ- ከ-ኩ-ኩ-፡ ወ-ን እ-ኩ ለ-ፈ-ረ-ት- ሪ-ት-
ከ-መ-የ ለ-ማ-ረ-ት- ሪ-ድ-መ-፡ ወ-ን እ-ኩ
ለ-ፈ-ረ-ት- ሪ-ኩ- ከ-መ-የ ለ-ማ-ረ-ት- ሪ-
ሁ-መ-፡” ²⁰እ-ሰ-ስ እ-ኩ ለ-ለ-ን እ-ኩ እ-ኩ
ክ-ር-ስ-ስ- ተ-ኩ ነ-መ የ-ኩ-ተ-ለ ሆ-ን-ም-
ኩ-ኩ በ-ረ-ቃ-ጥ-ተ-ኞ እ-ኩ-ኩ-ኩ-፡

የብለስ ፍ-ር-ታ-ኞ ወ-ይ የ-እ-ኩ ይ-ብ-ለ-

16:21-28 ኮሙና ማር 8:31- 9:1፣ ል.ቁ 9:22-27

²¹የብለስ ይ-ር ሰ-ፍ ሰ-ፍ ፍ-ል-ቃ-ስ እ-ኩ
የ-ፍ-ሳ-ለ-ም ፍ-ቃ-ድ ሁ-ር- ሁ-ር- ሁ-ም-
ሁ-ር- ለ-የ-ተ- እ-ን-ገ-ደ-ታ-ኤ-ፍ- ሁ-ር-
ሁ-ር-ስ-ስ- ለ-ፈ-ረ-ት- እ-ኩ መ-ለ ፍ-ቃ-ድ
ቁ-ፊ-፡ እ-ኩ አ-ኔ-ር-መ- ቁ-ፊ- እ-ኩ ገ-ደ-
ስ-ፍ-ኩ-ጥ-ዋ- የ-እ- ከ-መ- ቁ-ፊ- በ-ረ-ቃ-
ጥ-ተ-ኞ- እ-ብ-ስ- ፍ-ል-ቃ-ስ-፡

²²ሻ-ጥ-ር-ስ- ከ-ኩ- እ-ኩ ለ-ት- ሁ-መ-፡ “የ
ገ-ኩ-ታ-፡ ወ-ቀ-ም ሰ- ለ-አ-ለ-ም-! ከ-ኩ
መ-ተ-ማ- ለ-ት- ሁ-ን-ም-ኩ-” ፍ-ቃ-ድ ለ-ት-
እ-መ- ፍ-ል-ቃ-ስ-፡

²³የብለስ ገ-ደ- ይ-ብ-ስ- በ-ረ-ቃ-ጥ-ተ-ኞ-፡”
እ-ኩ ፍ-ቃ-ድ-፡ “የ-ሞ-ን ከ-መ- የ- ከ-መ-
የ-ፍ- በ-ር-ሳ-፡ እ-ኩ እ-ኩ ለ-ገ-ኩ-፡ ፍ-ቃ-ድ
በ-ቃ-ድ- እ-ኩ ሁ-ር-ዳ-ፍ-፡” ²⁵የ-ሞ-ን ለ-ብ-ስ-
ፍ-ቃ-ድ-፡

²⁶የ-ለ-ን- የ-ብ-ስ- በ-ረ-ቃ-ጥ-ተ-ኞ-፡”
እ-ኩ ፍ-ቃ-ድ-፡ “የ-ሞ-ን ከ-መ- የ- ከ-መ-
የ-ፍ- በ-ር-ሳ-፡ እ-ኩ እ-ኩ ለ-ገ-ኩ-፡ ፍ-ቃ-ድ
በ-ቃ-ድ- እ-ኩ ሁ-ር-ዳ-ፍ-፡” ²⁹የ-ሞ-ን ለ-ብ-ስ-
ፍ-ቃ-ድ-፡” ³⁰የ-ለ-ን- የ-ብ-ስ- በ-ረ-ቃ-ጥ-ተ-ኞ-፡”
እ-ኩ ፍ-ቃ-ድ-፡” ³¹የ-ለ-ን- የ-ብ-ስ- በ-ረ-ቃ-ጥ-ተ-ኞ-፡”
እ-ኩ ፍ-ቃ-ድ-፡”

አልፎች በርሃኑ ከምሩ ሌብት ነፃ
በታ፣ ጥሩ ከምን ደና ፕሮ ሌብት
ቁብ ከምሩ ሌብት የእርግጥ፡፡²⁶ ከምን
ቶክ የገ ለፃ ሌብ ት-ቱ እርግጥ ሌብ-
ቅም ፁብ በ-እንዳ ማለ? የከን ከምን
ቶክ ቅድ ሌብ-ጥ ማለ ክኬ ይጋጀ?
²⁷ እልወም ነማ እ-ፈኝነ እባሳትን መለ
ከተኩ መለን ፊ-ቁብ ፕሮ፡ እንሰ
ዚው ስት የካ ከም-ቴና አብ-ሙ
መቅረት ተደን የኩ፡፡²⁸ እን ፊ-ሙኑ
እስንት ሁሙ፣ ወረ እስ ይ-ሰውተን ክኩ
ከሳ ካውን የካ የኩ ሆኖ እና እልወም
ነማ ቅ-ሙሳትን ፊ-ና እርግጥ ቤ
የ-እን፡፡

በዕት የዕለ ፕሮ-ሙኑ

17: 1 - 8 ከዚ = አ-ቁ 9 : 28 - 36
17: 1 - 13 ከዚ = የገ 9 : 2 - 13

17 የዕ-ዕለ ት-ቁ ፕሮ በያው
ቁጥር የዕንሰን ፊ-ቁ-ቱ ከኩኩ ተ-ለ-
ይ-ር-ት እባሳብ፡፡²⁹ እንሰ እ-ቁ-ት
ቁ-ሰ-ሰ, የ-ረ-ት ፕሮ-ሙኑ፡ ፊ-ራ-ሰ አና
በ-ጥ-ቱ እ-ብ-ብ፡ እ-ፈ-ሰ-ሰ አብ-ሙ እ-ና
አ-ጥ-ቱ፡³⁰ የ-ይ-ሙ ስት መ-ሰ-ራ እልወሰ
አና የ-ሰ-ሰ ወ-ቅ-ን የ-ይ-ሙ-ተ-ና እ-ስ-ት
ሙ-ል-ቁ-ት፡፡

³¹ ፊ-ጥ-ጥ-ሰ-ሰ የ-ሰ-ሰ-ት፡ “የ እ-ጥ-ታ፡
አና ፕሮ-ቁን ካ-ና ወ-ሪ-፡ የ ሌ-ኤ-ና
ተ-ና የ-ሰ-ት ሌ-ቦ-፡ የ-ቅ-ና የ-ሰ-፡
ቶክ መ-ሰ-ፍ፡ የ-ካ-ሞ እ-ል-ወ-ሰ እ-ስ-ት
ኩ-ለ-ቁ-፡፡”

³² እ-ቅ-ሙ እና የ-በ-ት ፕሮ-ሰ ከ-ጥ-፡
የ-ሙ-ሰ-ም እ-ና- የ-ካ-ሙ-፡ እ-ብ-ብ-፡
የ-ሙ-ሰ-ም ከ-ሰ-ሰ ሲ-ሰ-ታ- የ-ካ-፡ “ከ-ና
እ-ል-ወ-ሰ እና እና ፕሮ-ቁ-፡ እና
በ-ይ-ና- እ-ሰ-ት እ-ብ-ብ-፡ እ-ስ-ት
ኩ-ለ-ቁ-፡፡”

³³ በ-ራ-ቁ-ሰ የ-ሙ-፡ የ-ካ- ከ-ገ-ን-ት
ኩ-ለ-ኩ- እ-ና- እ-ና- ፊ-ቅ-ቁ-፡ “ከ-!
ሆ-ን-ለ-ቁ-፡ ፕሮ-ቁ-፡ የ-እ-ና- የ-ሙ-፡
አ-ና ፕሮ-ቁ-፡ እ-ና- የ-እ-ና- የ-ሙ-፡
አ-ና ፕሮ-ቁ-፡፡”

ነ-መ የ-ካ- ሆ-ን-ለ-ቁ-፡፡
የ-አ-ቶ ተ-ለ- ስ-ለ- በ-እ-ት ፕሮ-ኩ
የ-ሰ-ሰ-፡ “ሆ-ን እ-ል-ወም ነ-ማ ወ-ረ- የ-እ-ን
ከ-ሳ ካ-ሙ-ት የ-ና እ-ር-ግ-ጥ-ን ስ-ለ
ነ-መ የ-ካ- ሆ-ን-ለ-ቁ-፡ ፕሮ-ኩ እ-ሳ-ን
ስ-ለ-፡፡

³⁴ በ-ራ-ቁ-ሰ፡ “የ-ሰ- በ-ር-ሰ-ሰ-ቁ- ስ-ለ-
ማ-ለ-ና እ-ል-ወም የ-ራ-ን-ዘ-ር-ሰ-፡ ፊ-ና-
ቀ-በ-፡ ፕሮ-ቁ-፡ ፕሮ-ቁ-፡ እ-ከ- ፕሮ-፡፡
የ-የ-ኩ- የ-ኩ-፡ እ-ል-ወም-ኩ- ፊ-ከ-ብ- ገ-ጣ-
የ-ጥ-ታ- ቀ-በ-፡ የ-ኩ- የ-ኩ- ተ-ለ- እ-ስ-ት
ኩ-፡፡”³⁵ በ-ር-ሰ-፡ የ-ኩ- የ-ኩ- ተ-ለ- እ-ስ-ት-፡፡³⁶
የ-የ-ኩ- የ-ኩ-፡ የ-ኩ- የ-ኩ- ተ-ለ- እ-ስ-ት-፡፡³⁷

የ-ጊ- ጉ-ጊ- ቀ-በ- የ-ኩ-፡፡

17:14-19 ከዚ = የገ 9:14-28; አ-ቁ 9:37-42

³⁸ የ-ጥ-ታ- እ-ሰ-ን- ገ-ጥ-፡ የ-ኩ- ገ-ጥ-፡
አ-ኩ- ስ-ለ- ፕሮ-ቁ-፡ የ-ኩ- ስ-ለ- ፕሮ-ቁ-፡
ቅ-ሰ- የ-ኩ- ፕሮ-ቁ-፡ የ-ኩ- ስ-ለ- ፕሮ-ቁ-፡
³⁹ የ-ጥ-ታ- የ-ኩ- ስ-ለ- ፕሮ-ቁ-፡ የ-ኩ- ስ-ለ- ፕሮ-ቁ-፡
የ-ጥ-ታ-፡ የ-ኩ- ስ-ለ- ፕሮ-ቁ-፡ የ-ኩ- ስ-ለ- ፕሮ-ቁ-፡

⁴⁰ በ-ራ-ቁ-ሰ የ-ሙ-፡ “አ-ና ፕሮ-፡

ሁ-ን-ለ-ቁ-፡ እ-ና- ፕሮ-፡ ሆ-ን-ለ-ቁ-፡ እ-ና- ፕሮ-፡

የ-ሙ-፡ ሆ-ን-ለ-ቁ-፡ እ-ና- ፕሮ-፡ ሆ-ን-ለ-ቁ-፡ እ-ና- ፕሮ-፡

¹⁹ኋርጊሰለ በረቶትን ከእስከ ገረ
የብሰራ ፊልኩ፣ “ኋ ማለፈ ይሸኑ ስን
ባለ ያደበኝ?” ይችኑ እስ የፋተኛ::

²⁰እንዲ አነስ ይሸኑ ይህበኩ፣ “ሰበሰ
አመናትንኩስን ተቋቁቃድ:: እን ፊጥ
መን አስገኘት ሁመ:: አስገኘ አቶ አመ
ንቱ ተቋ ሆኖ ተሸ ሪፖርልዎች ቀበተኑ
ይረ ከፍጋ:: እስ ከላ አቶ ያዘጋሁ
ይች ገዢንደበኩ፣ እንዲ ገዢበኩ:: ወን
አስኔ ህንጻንዳለምኔ የከቀ ሁንቅኑ::
²¹የኋኑ አከና ገሩ ለማሻ ከደናክን
መለ ህንጻው::

²²ዚህ ገልጋት መልት ቁብመንትስ
የብሰራ አነስ አሳኔን ይሸኑ፣ “እልም
ኋማ ያዘጋፈሙ ሁርከ ነሞታት ገኙ
ኋመ:: ²³እንዲ አስ ገዢበኩ፣ እንዲ
ገኝ ለደረሰት የኋ ገኙመ::” በረቶ
ትንስ አከመለ ገዢዎ::

የወረ መነ ቁልቂለም

²⁴የመ ያስሰራ በረቶትንኩ ቁጥ
ርናምም ገንዘት ወር ማብረ መልት
ቀበት ገራ ፊጥርስ ፊልኩ፣ “በጠበኩን
ከሉን ማብረ መነ ቁልቂለም ሆን
ባለ?!” ይችኑ የፋተኛ::

²⁵እንዲ ይህበኩ፣ “ንብሰ” ይችኑ::
የብሰቦ የመ ፊጥርስ መነ ሲኩት
የራጋግርስ አነስ ይሸኑ፣ “የ ልማንኩ;
አቶ ማሳ ያደ? ጥቶትን ሀየ ለኋ
አቶ ቁልቂለም ማብረ መልት ቀበ?
እኩለነሬም ወረ ይብረ መልት
ቀበ?!”

²⁶ኋጥርሰሰ ይህበኩ፣ “ወረ ፊቦራ
መልት ቀበ.” ይችኑ::

የብሰቦ አነስ ይሸኑ ይህበኩ:: “የስ
እኩለንኩኔ ወን ቁከሌ ህንጻው::
²⁷የኋ አነስ ንት ህንጻውቂቃቃ
ቁቅ፣ ሁኩ እኩት ቁርጉሙ ቀበ
የነገት ያርበኩ፣ ቁርጉሙ ይልቀበት
ቀበያስ ፊቃ:: የመ እኩንኩ በንቱ
ቻ ማቻ; እርዝ፣ ማቻ; ሲስ እኩቱ
ማብረኩኔ ወን እኩቱ እኩቱ::”

የኋኑ ነመ ሆንጻው መለ እኩ?

18:1-5 ካወፈ ስር 9 : 33-37፣ ል.ቁ 9:46-48

18 የመ በረቶትን ገራ ያስሰራ
ፊልኩ፣ “ሞተም ለማቅ ካስተ
ኋኑ ነመ ሆንጻው መለ
አኩ?!” ይችኑ የፋተኛ::

²እንዲ ያለመ ደቃ ቅዱ አቀተ
ቆዱ ለሰን ይሸኑ እበይሮ:: ³እከናስ
የኋኑ፣ “እን ፊጥመን አስገኘ ሁመ::
አስገኘ የ ይቃረምተኑ አከ ያለመን
ደረሰ ተከበተኑ መቀማለ ማተም
ሰማቻ ህንጻውታን:: ባኩፍ ነውን አከ
የለመ ከኋ ገዢ አቀቀበ ከምዋ ማተም
ሰማቻ ካስተ ነመ መብራ መለ::

⁵“የኋኑ ያለመ ተቋ አከና ቅዱ
መቋከሮን ስመቱ ከምዋ እስመተ::
⁶የኋ ነመ ወረ ንት አመናገጥ ተተቋ
ከኋኑ ከኋ ቅዱ ጉዳታዎ ከምዋ
ደረሰ ይከ ገዢኑ ተመሳሳይ ሆኖም
ቁቃዎ ገኙ ከኋ በፈመቱ እኩ ወያ::

⁷“ሰበሰ ወን እኩትን መብራ
ሁቃቃትን ንቱ ለኋቃቃ ሀየ ለኋቃቃ
ወያ! ወን አከና ፊቃ ቀበ፣ ገኙ ነመ
ወን ከኋ ከራሳትን ፊቃ ለኋቃቃ ወያ!
⁸የሁርከ ወን ማልከ አከ አቶ
መብራ ሁቃቃ ሀየዱ እኩራ ከኋ ገኙ;
ሁርከ ለመ ወን ማል ለመ ቀበ
አበዳ በረበራት ደርበተመራ የኋ
የኋ እኩ ቅዱ ይችኑ በረበራት
ገኝ ለ ማቻ:: ⁹የ እኩኩ እኩ አቶ
መብራ ሁቃቃ ሀየዱ እኩኩ ሀየ ገኙ;
አሸ ለመ ቀበ እበዳ በረበራት
ደርበተመራ እሸ ቅዱ ቀበ ይችኑ ይች
ገኝ ለ ማቻ::

እኩ ሆቀ በይ

18: 12-14 ካወፈ ስር 15: 4-7

¹⁰“ወረ ተተቋ ከኋኑ ከኋ ቅዱ
አከ ህንጻውቂቃቃ እኩ እኩቱ:: እን
አስገኘ ህንጻው፣ መለከንኩኔ ሰማረት

¹¹የኋ ወን ማቻ; የኋ ወን ማቻ;
የኋ ወን ማቻ; የኋ ወን ማቻ;

የዚ መሸቻ ቁል አብክዎ ለሰ ስማራ
ንእርተ፡፡ ቅል ስም እና በደው
አልፋክና ፊል፡፡

¹²መግል አስገኘት ገዢት? ነምን የከ
የሆነ ድበ ቁጥሩ፣ ሆኖታቸ ሰነ ክሳሽ
የከ የ በደው፣ ስምም ሲን ስላለተሙ
ስላለን ሆኖን ካን ዝርተረት እና
የከዚ በደው ሰነ በርሃዊ ሆኖች?¹³እን
ቆጂሙን አስገኘት ሁመ፣ እና የሙ¹⁴
አርተቱት ሆኖታ ስላለተሙ ስላለን
ሁንዕናን ማዳት ሆኖ በደው አርጥሙ¹⁵
ስላለት ተጠመድ፡፡ እና አስፈላጊው አስገኘ
ጥጥቅ ክፍን ካሳ የከዚ እና በደው ደኩ
አብስቦን እና ስማራ፡ ምት፡፡

መሪ ወልደት ሆኖች

¹⁵የ አብረለከ መብት ስት ሆኖች፣
እቂት፣ በዚ አስገኘ ለማን ቁጥሩ ይር
ተኑት በልላሳ አቶም፡ የ እና በደ
ገኙ እና አብረለከ ይብረኝርቻ፡፡¹⁶
የልላሳን ባብ ገዢ ድሰን መቀበት
ራጂ ለማቻን የከን ነው በደው
ቴን የን የመከናወጪ ነው በደው
የከ የከን ነው ለመ ቁቻ ይች፡፡¹⁷
የ እና ይረ ይጠው ይጠው ወልደ ክር
ስታናት ሁም፡ የ እና ወልደ ክር
ቋናለ ይጠው ይጠው እና ነው
አርማተራ እና ቁጥሩት እና ቁቻ፡፡¹⁸

እና ቁጥሙን አስገኘት ሁመ፣ ወን
አስገኘት ሁኔታ መጠኑት ስማራ
ትና ሆኖች፡ ወን አስገኘት ሁኔታ ሁኔታ
ትና መጠኑዋ ስማራት ተሟከም፡¹⁹
እመስ እና አስገኘት ሆኖች፡
አስገኘ ክሳ የ ስምትን ለመ ለፈረት
የው የን ክፍት የከ ወልደት እና
ዝዎ እና ስማራ እና በደው፡፡²⁰በዚ
እና ስምትን ለመ የከን በደው መቁ
ከያን ወልደቁወጣዎት እና ይቆሳነት
ንእርጥጥ፡፡

ወልደኩ

²¹የምስጫ ይጥረሰ ገዢ ይብረ ፊል፡፡
“የ ገዢ የ አብረለከ መብት ይት፡፡

ሀይኑ እና የዚ ሁንም እሳቷው?
ሁን የዚ የ የርባት?” ይኩ ምረጃ፡፡

²²የብለስ አብስ ይኩ ይብረዋ፡ “እን
ስት የንህመ፣ የዚ የርባትም የርባ
መለ የዚ የርባ ቁል ምት፡፡²³እና የ
ዘራን ሆኖች ሁርከ ይኩ የአዋጅ
በርጋው የከ ዝዢ፡፡²⁴እና መ እና ወራ
ገኘ የአዋጅ ይልቀበንስ ነው የወትና
ቋሉን፣ ክመ ክፍን እና የበ የከ
እና ቀደም፡፡²⁵የከና ሲን የን በደው
ቋሉን ተናዋንስ እና እናንና ሲን
በፈመና ይኩ እና፣ ተጠንና፣ እና
ንሰረድ ወን እና የበ መቀበትና እና
ተጠኑመን እና፡፡

²⁶“ሀይኑ ሲን ሰንስ ማለሻት ክፍ፡፡
“የ ገዢ የ የ ማለ ይብረዋ፡ ሆኖች
አብ ሲኩ የንበስ ይኩ እና ክፍቱ፡፡
የንቅታን ሆኖች ሰንስ ገዢ ሲኩ
አብ እና የበ የበ ይብረ እና እና ሲኩ
አብ ሰንስ፡፡

²⁷“ሀይኑ ሲን ሰንስ ማለሻት
አብ፡፡ ማለ ይብረዋ፡ እና እና ይኩ
አብ የንበስ ይኩ እና ክፍቱ፡፡

²⁸“ሀይኑ እና ሰንስ ማለሻት
አብ፡፡ ማለ ይብረዋ፡ እና እና ይኩ
አብ የንበስ ይኩ እና ክፍቱ፡፡²⁹
እና ሰንስ ሁኔታ፡ ይኩ ክና
እና እና ሰንስ ሁኔታ እና ሁኔታ
አብ የንበስ፡፡³⁰ሀይኑ እና የሙ³¹
የቅርቡት እና የሙ መለ
ገኘን፣ ይቆሳነ የኑተኑ ሆኖች
የቅርቡት ሁኔታ፡፡

³²“የቅርቡት ሁኔታ ሰንስ ለኩ
ቀሙ እና ይኩ ሁኔታ፣ ሆኖች ሁኔታ
እና ሰንስ እና ክፍቱ፡፡

¹² የዚ ሆኖች፡ ¹⁵ የዚ የ ሁኔታ፡ ¹⁶ የዚ የ ሁኔታ፡
²¹ የዚ እና ሁኔታ፡ ²² የዚ የ ሁኔታ፡ የዚ የ ሁኔታ፡
የዚ የርባ ይኩ፡ ²⁵ የዚ የ ሁኔታ፡ ²⁶ የዚ
የኩ ሁኔታ፡ ³¹ የዚ ሁኔታ፡

ቁዬ መሠረት እኩ:: ³³እኩሙ እን
ገዢ በተሰጠ ስለ አቶ ማርቃ እኩነ
ቴተፋ ገዢ ተና ሁኔታዎች? ³⁴ከፍቃ
ንስ አርሱን ሆኖ እን እኩ ስለ አቅራ
ባስ ፍጠት ወረ እኩ መግለጫትም ይህ
ርሱ እኩ ከኩ::
³⁵እስዱን ወ ገዢነበት ጉዳቸ እኩ
ለሰነበኩች እኩ-ጥተን እየዚሁ እን
ሰማያ ወከ ቅዱ ከዚን አክሙ ጉድ::”

ውል ሂሳብ እርዳለ ክቻ

19: 1 - 9 ከዚህ ዝግር 10 : 1 - 12

19 የሰነስ እርት ዘዢ ከዚ በ-ገዢ ማ
ከዢ ወጪ ሪመ- ሪደት ባለሳ
ከዢ ገዢ የርጋግኑ ገዢ በዚ ይህ-
ቆቃ:: ²ከም-ትን በይኩስ እኩ ፍን
በአንድ እኩ አቶ እኩ እኩ ይጠበ::
³ይፈጸም-ትን ወከ ቅዱ እኩ ፍጠቅ
በአ እኩ-ት: “የምን ወከ ወተሙ እር
ንን ጉዳቸ ሂሳብ በራ?” ይችኑ ወራ
ተን::
⁴የብ-ሰሳ እኩ ይችኑ ወ-በበ::
“እስዱ እኩ እን ይልቀበት እስዱ እም
ሰ-ን እኩ-ው ወ-በበ” ተሰሳ እስዱ
እ-ም ሁኔታዎች? ⁵እኩ እኩ ይችኑ
ሰበበ ከኩ እም እኩ ሁኔታ እኩ
ከተባ ወላን ወከ ተለ ለተከስ ይ-
ቅዱ ተለ:: ⁶እኩ እስዱ እም እኩ
ይ-ን ወለ ለማ ማ-ት: ከኩ ወን
ዋቀዱ ወከ ገዢ እም ገርጋ ሁኔታ
ሰን::”

እስዱስ: “የስ መ-ሰን ማለፈ እኩ
እም ወረ ወረው ሂሳብ እኩ እኩ
አቅራ ተረስ እኩ-ስ” ይችኑ እኩ
የራቸ-ተን::”

⁸የብ-ሰሳ እኩ ይችኑ: “መ-ሰን
ሰበበ መተ-ቁዱ ከሰነ-ቴፋ ይችኑ እኩ
እስዱ እኩ-ት ከሰን ሂሳብ እኩ
እም: ይልቀበት ገዢ እኩ ሁኔታ::
⁹እኩ እስዱ እኩ-ሙ: ሰበበ ለለለ-
ሰተፋ መለ እም እኩ እኩ ሂሳብ
ርሱ ወጪ ተና ከዚው እኩ-ሙ::”

¹⁰በረተኞስስ: “የል ይርዳለ እኩ;
እኩ ተናን ተና እኩ መም ይችኑ::
¹¹የብ-ሰሳ እኩ ይችኑ: “የብ ከዚ
ውረ እኩ-ኩ ከኩ ሁኔታ ተና መለ እም
በ-ገዢ ተና ሁኔታ ሁኔታ ወርድ:: ¹²ውር
መ-ረ-ቴው ተኩስ ይለተን ይኩ-ት:: ወር
ሁር እማ-ትን መ-ረ-ቴ ተኩስ ይኩ-ት
ከ-ኩ ጉዳቸ ለማ-ትኩ ይችኑ መ-ረ-ቴ
አ-ኩ ተኩስ ይኩ-ት እም ከዚ ተና ተና
የንደአ ይ-ኩ-ቱ::”

የሰነስ ይለመን ጥጥው

19:13-15 ከዚህ ዝግር 10:13-16: ሊዋ 18:15-17

¹³እኩ እን ሁርከስ እስዱ ከዚ እስዱ
ከተፋ ይለመን ጥጥው የብ-ሰሳ ተና
በረተኞስስ ገዢ እኩ ይለመን ተና
ስተት ይለመን::
¹⁴የብ-ሰሳ ወ-በበ: “የለመን ጥጥ
ቁን ገዢ ይችኑ ሁኔታ ሁኔታ ወ-በበ
ማን ሰማ ከዚ ወረ እኩ-ሙ;” ይችኑ::
¹⁵እስዱ እን ሁርከስ ይለመን ሰራ ከዚ
የቦ ሰዱ ሰራ ከዚ ይለመ::”

ደርጋዕስ ይፈሰ ወከ

19:16-29 ከዚህ ዝግር 10:17-30: ሊዋ 18:18-30

¹⁶የ-ጥ: እም ወከ ገዢ ወ-በበ
ቆ-ቃ: “የ በርሳ-ጥ: ይችኑ በረበ-
አርጋግኑ ወን ወራን እን ጉዢ ቀብ
ማለ?” ይችኑ ወራ-ጥ::
¹⁷የብ-ሰሳ ወ-በበ: “አቶ ማለፈ
ዋዢ ወን ጉዢ እኩ-ሙ? ወራን እኩ
ቅዱ ተና ወራ-ጥ: እኩ ገዢ ወን ይችኑ
ገዢ ጉዢ ተረስ እኩ-ሙ እኩ”
¹⁸የም-ቁስ: “እኩ-ሙ ከዚ?” ይችኑ
የራቸ-ተን::

የሰነስ እኩ ይችኑ ወ-በበ: “የሙ
ሁኔታ-ሙ: ሁኔታ-ሙ: ሁኔታ-ሙ:
ሁኔታ-ሙ: ¹⁹እግዢ-ቴራ ይችኑ ከዚ-ሙ:
እኩ እኩ-ሙ መተ-ኩ-ሙ ይለፈ::”

²⁰የብ ወን ሁኔታ-ሙ: ²¹የብ ወን ሁኔታ-ሙ:
²²የብ ወን ሁኔታ-ሙ: ²³የብ ወን ሁኔታ-ሙ:
²⁴የብ ወን ሁኔታ-ሙ: ²⁵የብ ወን ሁኔታ-ሙ:

²⁰ይርሃንስ ስንሰ፣ “እን እቻቸውን
ከና መሬ እንደ፤ የስ አመ ማልቱ
ነኩራ ሆርሳተኝ?” ፕሮን፡፡

²¹የብለስ፡ “እት የ ቤቱ ተኩ በር
ባይ ይችሁ; የን ቀበዳ መረ ገርግኘ
ሀብሻና ካን፤ ሰማረት በቋቋም ገኑ
ርጋታ፤ ከተቁ፤ እና በለ” ፕሮን፡፡

²²ይርሃንስ ስንሰ የሙ የን ካኩ
ዶንላት ገዢ እዋ ያመ፤ እን ቀበና
ገብ ቀበ ተፋኩ፤፡፡

²³የብለስ በረቶተሳቸት፤ አብን ፕሮን፡፡
“እን ቁጥሙ አስተኛ ሁሙ፤ የቀም
ሰማት ገለን ነሙ የራሳና ለከሰድ፤፡፡
²⁴አመስ አስተኛ ነህሁሙ፤ ነውን የራሳ
ቀም ወቻ ገለና ወል ወው ለው
ከሉ ያስተቀ ለልክ፤፡፡”

²⁵በረቶን የሙ የን ካኩንት
አመስ ይጋቀሱ፤፡፤ “የስ እኩ፤
ፈ ይጋቀሱ?” ፕሮን ወል፤፡፡

²⁶የብለስ አስን አስለ፤ “ነን ነማና
ሁንጋጋዙሁሙ፤ ወቀጥና ገኑ ሆን ቤን
ፈና ነንጋጋዙሁሙ” ፕሮን፡፡

²⁷የሙ ይጥሩ፤ “የኖ፤ ካ ሰኔን
በኩና ፕሮን መሬ እኩና፤ እር
ማል አርጥናኝ?” ፕሮን፡፡

²⁸የብለስ አብን አስተኛ ፕሮን፤
“እን ቁጥሙ አስተኛ ሁሙ፤ እኩና
ገራይ ካስተ ይር አልም ነው ቁጥና
አልፍና ቀበስ ሰነድ ሁኩታ፤ አስን
ወር ካ ለርዳቸተንስ አመስ ቁጥ
ወን ካኩን ለመረ ቁጥና ተስ አስኔ²⁹አል
ካኩን ለማግኘ መርቻ፤፡፡ ²⁹የሞን
መቆከያዊ ፕሮን መኑን የኩን አበረ
የን የኩን አበረተን የኩን አበ የኩን
ገዳ የኩን ለቻል የኩን አበኔ እበ
ሁንድ ይቻ ይበ እኩናኝ፤ ፕሮን በረ
በራስ ታሳለ፤፡፡ ³⁰የኩ ወር በንግሮም የራ
ዘግና ወር በንግሮም በይ ቤተ ቤተ ወር
በንግሮም በይ ቤተ ቤተ ወር በንግሮም
የኩ ጉተኩ፤፡፡

እኩን ወረ አበኔ ወይና ካስ
ጥቃቄ፤፡፡

20 “ምቀማን ሰማዲ አብ ለኩ ካን
አበኔ ወይና ለተኩ ለቅጥ
ቀመረቻቸና ፕሮን በረ አበኔ መና
በኩ ወተ ለኩ፤፡፡ እንዲ ጉዢ ይኩ
ቁጥ ወተ አበኔ ክልል ይቅጥና ለቅጥ
ስንድ ወለንስ ጉዢ እኩን ለቅጥ
እኩን እኩን፤፡፡

³የምቀም ሰንሰ ጉዢ ለኩ ለኩ ካስ
ጥቃቄ፤፡፡ በኩ ማው ለኩ መለ ለኩ ለኩ
ቁሰቦች ጉዢ እኩን እኩን፤፡፡ እንዲ
ቁጥ፤ አበኔ ወይና እኩን፤ እኩ ለቅጥ
እኩን ወለንስ እኩን ክልል
ጥቃቄ፤፡፡ የእንዲ ይቅጥ፤፡፡

“አመስ ጉዢ ለኩ ለኩ እኩን
ስንሰ ጉዢ ለኩ ለኩ እኩን፤፡፡ የቅጥ፤፡፡
የቅጥ፤፡፡ ለኩ ለኩ መለ ለኩ እኩን
ማለና፤ ለኩ ለኩ ለኩ እኩን፤፡፡

⁷እኩን፤፡፡ ለበበ ማው ወተኩ
ና ለቅጥመረቻቸና ፕሮን ወለን፤፡፡

“እንሞ፤ እንዲ ቁጥ፤ አበኔ
ውይና እኩ ለቅጥ፤፡፡

⁸የሙ ለቀጥ ገልጋኤት እኩን
አበኔ ወይና ለኩ የራዘውም ለኩ
ስንድ፤፡፡ ለቅጥ ወጥ፤ ወረ ለኩ ለቅጥ
ቀመረመኑ ፕሮስ ለማቅጥ ለማቅጥ
ቀመረመኑ በቅጥ፤ ክልል ለቅጥ፤፡፡
⁹ወር ጉዢ ለኩ ለኩ እኩን፤ የቅጥ፤፡፡
ቀመረመኑ ሰንሰ ለኩ ወተኩ ወተኩ
ስንድ ይኩ ወተኩ ወተኩ፤፡፡ ¹⁰የኩና
ወር ፕሮስ በቅጥ፤ በቅጥ ወጥ፤፡፡
ገኑ እኩን፤ የቅጥ፤ የቅጥ፤፡፡ ¹¹እኩን፤ ወጥ
የቅጥ፤፡፡ የቅጥ፤፡፡

²² የኩን መረዳ፤፡፡ ²⁴ የኩን ልማን፤ ²⁵ የኩን
መቆከያዊ እኩና ለቅጥ፤፡፡ ⁹ የኩን ልማን፤
+1 የኩን ልማን፤፡፡ ² የኩን መረዳ፤፡፡ ³ የኩን
መረዳ፤፡፡ ⁸ የኩን ልማን፤፡፡

ገመ. ይልቀበን፡ ¹²እሳንሰ፣ ወር ገረ
ቆማት ቁጠሪዎን ከኬን ሰላት ቅዱ
ቁራ ሆኖተን፣ እኔ ገሩ ነው ይደረ
ሁኔታና አውሃ ጉዳ ባኑ እሳን
ወል ቁጠሪቱ ይልኝን፡

¹³እኔ ገሩ ሆኖተኑ ስለ ከሳ ሰላ
ቶከን፣ የ የመክና፣ እኔ ወን የከንፈ
ሉሁምኑ፣ እኔ ዓይነ ቅዱ ሆኖተኑ
ናን መለሆንና? ¹⁴ዋይኩ ቅዱ ይመ;
እኔ ንግድ እስ ገረ ቅማት ቁጠሪዎን
ቁስ ሁንጻው ስለ ከሳ ሰላ ንን
በርበደ፡ ¹⁵እኔ ሆኖተኝ ወን በርበደ
የችፏ የሚገ ሁንጻው? የከን ሰባዎ,
እኔ አርቃ ተኋና ሁኔታቸ? ይልኝን፡

¹⁶የኋናው ወር በይ ወረ ዘጋና፣ ወር
የራቀው ወረ በይ ዓተኑ፡”

የሰነ አመሰ ወፍ የአዲ የሰነ
20:17-19 ካውል = ማር 10:32-34; ል-ቁ 18:31-33

¹⁷የሰነ እኔ የኋናበለምኑ ለአበበ
ይኑ በረቃት ከዚ ለማን ከቅት ባስ
አከና ይልኝን፡ ¹⁸የኋና፣ እ አመ የኋና
ለምኑ ለአበበ ይረዳ፣ ለአው ንግድ
ይርበደዎን ለወጥ ሁንጻውታቸ በርበ
ሰተት ሲሆን ተከናወ፡ እሳን ዘአ
እኔ መጋና፡ ¹⁹እከሰ-መሰ እኔ እሳን
እኔ እስበቅና፣ እኔ እሳን እስ ገራ
ኋና እኔ እሳን እስ ዓንበና ያቦር
ስለ ንግድ አርማት እስ ከኬን እሳን
ገዳ ለሰራት ዘአ ዓንበና፡”

የፈ ዘረ አልማን ምበደወስኩ
20: 20 - 28 ካውል = ማር 10 : 35 - 45

²⁰አልማለ ዘተ አልማን ምበደወስኩ
አልማንና ወለን ገረ የሰነ ዘጥና
ማለስረት ከፍ-ቁና ወ እስ ከቅቱ፡

²¹የሰነ፡ “እኔ ማል በርበደ?”
የልኝን፡

እስ ገደ፡ “እኔ አልማንኩ ከኬን
ለማን ወጪማኩ ከሰተ፡ እኔ ቅዱ ከሆ
ህርክ የሚገኙ እኔ ከጋዢ ከሆ
ወል ቁጠሪቱ ይልኝን፡”

²²የሰነ፡ “እኔ ወን ከቅቱ

ህንጻውን፣ መጋዢ እኔ ዘጋና ይኑ
ተተ ታደንዶችና?” ይልኝን፡
እሳንሰ፣ “የደንደና ይልኝ ይስበደ፡”
²³የሰነ፡ ይስበደ፣ “መርከያለ
የቅጥና፣ ገሩ ከሆ ሁርክ የሚገኙ
የቅጥና ከሆ ሁርክ በታክና ተኋና ከኬን
ሀኔታና ወጥ፣ በከዥ ከኬን ወረ
አየጤዎ እሳን ይልኝ እኔ ወሰደት”
የልኝን፡

²⁴በረቃት ከኬን ወመ. ወን ከኬ
ቆጠሪት ለሰደድ ለማንት ይከመን፡
²⁵የሰነ ገሩ እናት እሳን ወጪ እኔነ
የልኝን：“በ-ልቃቃትን ንግድ አርማ
የቅጥናማን ሰባዎን እኔ በ-ልቃቃት
የ-ጋብረንሰነዎን ሰባዎን እንጂ ቀበን
አኔ እርማሰሰን እሳን ተስተካ፡” ²⁶እሳን
በረቃት እስ ወጥ፡ ወደ ከኬን ንግድ
እሳን ከሆ ንመ ጉዳ ተኋና በርበደ
ከዥና ተቃቃለም ከሆን ማተ፡” ²⁷የዥና
ነው ይልቀብ ተኋና በርበደ ከዥና
በሆነ ከሆን ማተ፡” ²⁸እልፈው ንግድ
ተቃቃለፈ ለ-ለ-ለም ማጥ በይአድና
ቁር ገፊ ከኬና ዘፈ መለ ተቃቃለ
መ-ጥ ሁንጻናኑ፡”

የሞን የሞን ለመ ፍ-ይ-ይ-መ-ሳለ

20:29-34 ካውል = ማር 10:46-52; ል-ቁ 18:35-43

²⁹የሰር የሰ-ለፈ በረቃንስ የሰከሳ
በአንት ንግድ ዘጋና እስ ሆኖቃል፡፡
³⁰የኋና፡ የሞን ቁርቁር ከሆ ተቃክና
ለመ የሰር እኔ የሰ-ለ እናን ይበራ
ይኑ ተጠናት እየነ፣ “የ ጉፍ-ቁና
አለመ ዘዋጋ፣ እ ማር!” ይልኝ፡

³¹የሞን ሰንሰ እኔ እሳን መ-ለፈ
ስለ እኔ እና-ተ-ና፡ የሞን ሰን
ገሩ እ-ቁ-መ-ማ-ለ-ቃ-ሰ-ነ፣ “የ ጉፍ-ቁና
የ አለመ ዘዋጋ፣ እ ማር!” ይልኝ
አየጤ፡

³²የሰ-ለስ እበቱ እሳን ወጪ፡ “እኔ

¹³ የከን ይለበ፡ ¹⁴ የከን የአ-ለ ተ-ገ-ረ-ፋ-ፋ-፡
¹⁹ የከን ስለ እ-ቁ-መ-ና-፡ ²⁰ የከን ይ-ይ-ፋ-፡
የ-ቁ-፡ ²² የከን መ-ቁ-፡ ²³ የከን ው-ቁ-፡ ²⁵
የ-ቁ-፡ ²⁶ የከን ሆ-ቁ-፡ ³¹ የከን
አ-ቁ-ፋ-ፋ-ፋ-፡

ሙ-ኩን ሁርብ ጉ-ት-ሳ

21: 18 - 22 ክ-መ-ፈ-ማ-ር 11 : 12 - 14 ዲ-20-24

¹⁸የ-ብ-ሰ-ሰ- ገ-መ- በ-ራ- እ-ቶ- ገ-ረ-
መ-ጋ-ለ-ት- ድ-ብ-እ- ፕ-ኩ- በ-ለ-ሳ-; ¹⁹ሙ-ኩ
ሁ-ር-ብ- የ-ት- ከ-ራ- በ-ረ-ት- አ-ር-ብ- ሌ-ት-
ገ-ራ-; ገ-ራ- ባ-ለ- መ-ሌ- ወ-ማ- እ-ራ- ሆ-ን-
አ-ር-ገ-ት-፡፡ እ-ን-ሰ- “ለ-መ-ተ- ዓ-ሪ- ሆ-ን-
ነ-ቀ-ጥ-ታ-” ፕ-ኩ-፡፡ መ-ቅ-ን- ሌ-ን- የ-ፋ-መ-
በ- ገ-ራ-፡፡

²⁰በ-ረ-ጥ-ን- የ-መ- ወ-ን- ከ- አ-ር-ገ-ት-
ን-እ-ት-ኩ-ለ-ፈ-ት-፡፡ “ሙ-ኩን ሁ-ር-ብ- ሌ-ን-
አ-ከ-ም-ት- የ-ፋ-መ- ሌ-ን-ት- ገ-ራ-?” ፕ-ኩ-፡፡

²¹የ-ብ-ሰ-ሰ- አ-ከ- ፕ-ኩ- ድ-ብ-ሰ-፡፡ “እ-ን-
ቆ-ት-መ-ን- ሌ-ን-ት- ሁ-መ-፡፡ የ- አ-መ-ን-፡;
ቀ-ጥ-፡፡ የ- መ-መ- ባ-ጥ-ኩ-፡፡ ወ-ን- መ-ኩ-
ቋ-ረ-ት- ተ-ኩ- ቅ-ኤ- እ-ቶ- ሆ-ን-ት-ኩ-፡፡ ወ-
ከ-ኩ-ለ-፡፡ ካ-ለ-! በ-ት- ያ-ር-በ-ጥ-ም-!-
የ- ፕ-ኩ- ገ-ተ-፡፡ ²²እ-ን- የ- አ-መ-ን-፡;
ቀ-ጥ-፡፡ ወ-ን- ከ-ፊ-ኩ- ላ-ፋ-ጥ- መ-ቤ-
ን-እ-ር-ገ-፡፡”

፳፻ ወ-ኩ- እ-ን- ይ-ሰ-ሰ-

21:23-27 ክ-መ-ፈ-ማ-ር 11:27-33 እ-ፈ- 20:1-8

²³የ-ብ-ሰ-ሰ- እ-ቶ- መ-ኩ- ቁ-ል-ቁ-ለ-ማ-
በ- በ-ር-ብ- ፕ-ኩ- ሌ-ቦ- ሆ-ን- ሁ-ጋ-ይ-ኩ-
ማ-ጥ-ጥ-ኩ- ሌ-ባ- ገ-ራ- ቁ-ል-ኩ-፡፡ “እ-ት-
እ-ን-ክ- ማ-ለ-ት- ወ-ን- ከ- መ-ሌ- ሆ-ኩ-፡;
እ-ን- ከ-ስ- እ-ኩ- ተ-ከ-ኩ-?” ፕ-ኩ-፡፡

²⁴የ-ብ-ሰ-ሰ- አ-ከ- ፕ-ኩ- ድ-ብ-ሰ-፡
“እ-ን- ወ-ኩ- ቅ-ኤ- እ-ቦ- ላ-ፋ-ድ-፡፡ የ- እ-ቦ-
ፍ-ደ-ብ-ጥ-፡፡ እ-ን- እ-ን- ማ-ለ-ት-
ው-ን- ከ- ሁ-መ-፡፡ ²⁵ይ-ደ-ብ- የ-ነ-ጩ- እ-ኖ- ቁ-ል-?
ስ-ማ-ር- ቁ-ል-ም- ነ-መ- በ-ራ- ቁ-ል-?

እ-ኩ-፡፡ ለ-ወ-ኩ- መ-ር-የ-ኩ- አ-ከ-
ሕ-ደ-፡፡ “የ- ለ-ማ-ር- ቁ-ል-” ፕ-ኩ-፡፡ “የ- ለ-
እ-ቦ- ማ-ለ-ፍ- ለ-ስ-ት- ሁ-ኩ-መ-ኩ-? እ-ን-
ሕ-ደ-፡፡ ²⁶የ-መ-ር- ቁ-ል-” ፕ-ኩ-ም- ነ-ሞ-
ተ- ለ-ኩ-፡፡ እ-ኩ- የ-ነ-ጩ- እ-ኩ- ለ-ኩ-፡፡”

²⁷የ-ኩ-፡፡ “ሀ-ኩ-በ-ኩ-!” ፕ-ኩ- ይ-ሰ-

ሰ-ኩ- ይ-ሰ-ሰ-፡፡

የ-ሰ-ሰ-ም- አ-ከ- ፕ-ኩ-፡ “እ-ን- እ-ን-
ማ-ለ-ት- ወ-ን- ከ- መ-ቤ- እ-ኩ- ሆ-ኩ-፡;
አ-ስ-ት- ሁ-ኩ-መ-፡፡”

ፈ-ኩ- እ-ለ-ማ- ለ-ማ-ኩ-፡፡

²⁸“ማ- ሌ-ን- ይ-ሰ-ሰ-፤ እ-ን-
ቀ-ጥ- ፕ-ኩ-፡፡ በ-ራ- ገ-ራ- የ- ፕ-ኩ-፡፡
²⁹“ኩ-ጥ- ሌ-ን- ይ-ሰ-ሰ-፤ እ-ን-
ቀ-ጥ- ፕ-ኩ-፡፡ በ-ራ- ገ-ራ- የ- ፕ-ኩ-፡፡
³⁰“ኩ-ጥ- ሌ-ን- ይ-ሰ-ሰ-፤ እ-ኩ- ሌ-ን- የ-
ቀ-ጥ- ፕ-ኩ-፡፡ እ-ኩ- ሌ-ን- የ- ፕ-ኩ-፡፡ ገ-
ሀ-ኩ-ቅ-፡፡”

³¹“እ-ለ-ማ- ለ-ማ-ኩ- ከ- ሌ-ን- እ-ኩ- ከ-
ቀ-ጥ-፤ እ-ኩ- ሌ-ን- የ- ፕ-ኩ-፡፡”

እ-ኩ-፡፡ “እ-ኩ- ሌ-ን- የ- ፕ-ኩ-፡፡ “እ-ን-
ቆ-ት-መ-ን- ሌ-ን-ት- ሁ-መ-፡፡ ወ-ኩ- ቁ-ል-
መ-ል- ቁ-ል- ሌ-ን- ሁ-ጋ-ይ-ኩ- ሌ-ን- የ- ፕ-ኩ-፡;
ቅ-ኤ- ቁ-ል- ሌ-ን- ሁ-ጋ-ይ-ኩ- ሌ-ን- የ- ፕ-ኩ-፡;
አ-ስ-ም- ሌ-ን-ት- ሁ-መ-፡፡ ወ-ኩ- ቁ-ል-
መ-ል- ቁ-ል- ሌ-ን- ሁ-ጋ-ይ-ኩ- ሌ-ን- የ- ፕ-ኩ-፡;
አ-መ-ን-፤ ሌ-ን- እ-ር-ጠ-መ- ወ-ን- ከ- እ-
ር-ተ-ለ- መ-ቤ- የ- ፕ-ኩ-፡፡ እ-ኩ- ሌ-ን- እ-ኩ-
አ-መ-፡፡”

ፈ-ኩ- ቁ-ል- ወ-ኩ-፡፡

21:33-46 ክ-መ-ፈ-ማ-ር 12:1-12 እ-ፈ- 20:9-19

³³“ፈ-ኩ- ቁ-ል- ወ-ኩ-፡፡ እ-ኩ-
አ-ኩ- ከ- እ-በ-ኩ- ሌ-ን- የ- ፕ-ኩ-፡፡ እ-ኩ-
ቅ-ኤ- ቁ-ል- ሌ-ን-፡፡ እ-ኩ- ፕ-ኩ- እ-ኩ-
አ-ኩ- ወ-ኩ- እ-ኩ- ሌ-ን- ለ-ኩ- ለ-ኩ-፡፡
መ-ል- ሌ-ን- ለ-ኩ- ሌ-ን- የ- ፕ-ኩ-፡፡ ለ-ኩ- እ-
ኩ- ቁ-ል- ሌ-ን- ለ-ኩ-፡፡ እ-ኩ- እ-ኩ-
አ-ኩ- ወ-ኩ-፡፡ እ-ኩ- ሌ-ን- ከ- ከ- ለ-ኩ-፡፡”

³⁴የ-ኩ- እ-ኩ-፡፡ ³⁵የ-ኩ- እ-ኩ-፡፡ ³⁶የ-ኩ- እ-ኩ-፡፡

³⁷የ-ኩ- እ-ኩ-፡፡ ³⁸የ-ኩ- እ-ኩ-፡፡ ³⁹የ-ኩ- እ-ኩ-፡፡

፪.፭ ዝዕ:: ፩፪፻፲፯ ዓ.ምን አቶ አያምኬ
ወይኑ መለት ቀበት ጥሩን አከ አሳን
አያምኬ ተደራሱኝ ተቋርቃልተ-ተሰለ
ቀ፡ወን ሰኔት አርሱ::

35-իւնով Ո՞՛Յ Ե՞՛Յ ԱՐԴԻ ԿՌՈՒ
ՓՈՆԵ՞ ԱՆ ՔԻ ՅԱՅՈՂԵ՞ ԱՆ ԻՆ
ՅԱՅՈՂԵ՞ ԱՆ ՈՐԵԿԹ ՔԵՐ ԿՄՈՒԵ՞
36-ԻՄՈՒ Ե՞՛Յ ԱՐԴԻ ՎԱ ՔԱ՛Յ ԵՐ
ՊԵՀԻՆ ՔՈ ՀԵ՛Յ ՖԵՄՈՎ Ո՞՛ՅՈՒ
ՀԻ-Մ ՎԱ ՔԱ՛Յ ԱՂՅ ԵՐԵՑԵ՞ 37-ԻՆ
ՔՄԴԻՆ ԱՂԱՄԻՐ ՅԱՅՈՒ Ե՞՛Յ Ե՛

³⁸ «Փ-ԿՈՅ Ո՞Չ ԿՇ Ք-ԱԾ ՀԱՅԱ
ԿՐԵՑ-ԴԻ ՀԱԼԵՅՆ ՀՈ ԻՆ-
ԻՒ ՀՈ ԱՀ-ԳՏԵ ԱԼՈՂ Կ-Ձ-ԴՐ!»
ՄԱՐ Ծ-Ձ-ՀԱՅ ։ ³⁹ ՀԱՅՈ ԳՈԽ-Ի ՀՈ ԱԿ-
ՄԵՅ-ԴԻ ԻՆ ԿՇ ՊԱՀ ԱԾ-ՈՅ ։

40፡ አዲ አቦን አብደ ወይምኝ የመ-
ሪሰበና ቁጥር ቁጥር ቁጥር ሰነ
ተት”

“⁴²የሰ-ሰሰ አከኑ እስኋን ይደርግ እስኋን
ይህ ከተወቻቸው ቁልቁል ከስተት ነው”

“ የጊዜ እና ተቋርጥን ተፈተኛ፣
የጊዜ ገለፉ ተከራይ፣

ክናን ገዢዎች ገዢ

ከ-ጭ እኩለናቸው በስ’ ድራ ሲሆ
ተከማን ህንጻ-ብርኬ?

43-ից հՀ հՅ հՈՒՒՆ ՍԹ; ՊՐԴՐԴ ՊԳԲԻ ՀՈՒՆ ՔՃԱՑ ՈՌ
ՏԵ ՄՈԼ. ԿՃՎԻ ՀՈՒԽՄՈՒ: 44-ԻՄԾ
ՔՉ ԻԽՎԴ ԻԿ-Ք ՀՈՒՒԻ: ԻՄԾ
ՔՄՎ ՀԱՐԻ ՈՒ. ՔԻ. ՂԻ. ՅՊԱԳԲ
ԸՎԻ:

⁴⁵ለበት ህንጻናል ፈሰብኑን የመ-
ፈተቃዎን ይስላ ይሰራ ስለ ደገኘት
አብ እን የወያኑ ይሰራ ሁብጥኑ:: ⁴⁶አብ
ንሰ አብ ቀብ በርሃም ተረጋኝ ገዢ

ሰበር እምትን ሰ-ን የሰ-ሰ-ን አብ ሽ-ን
ቁከት እስከ ተረኞቸ እስ ቅበ- ሰ-ና
ተ-ን::

፳፻፲፭ የታደሮ ተስፊሮ ሂሳብ

22: 2 -14 hours ⇒ 14: 16-24

22 የዕስ አመሰ አነስ ፈቃ ፌስ
ቃን አጥኑት ብሔች፣² ባዕስ ተመጥና
አማ ወጪ እለመሰላቸው ወጪ ቁጥር ፫፻
ቁል ቅዱ ፈሳኔ ተከተሉ፡፡³ እኛን አነ አጥኑ
ወረ ወጪ ስነኑ እኩረመሆን ቅዱና
ገዢበትና እርሱ፡፡ ወር ቅዱመን ስነ
ቃኑ ፊቃ ደረጃ፡፡

“Ասող հին քեզ ԿԸՍԻ ՈւՀԿ
ԱԾԵ: Ի՞՞ հՀ ՀԾՊԻՒԻ ՔԺՌԱՅ:
ՈՆԴԵՐԻ ՔՄՈՒՐԱ ԸՆԸՆՎՈՒՅԻՆ
ՔԺՄՈՒՆ: ՈՉ ՍՆՃՐԻ ՔԺԱՄԱՅ:
ՂԵ ԹՐԺ ԳԺԱ ԿՐԱՄԻ ԻՒ ՔՄՈՒՅ:
ՄՀ ԱԽՈՎՄՈՅ ՈՆԴ ՄՄՈՒՅ:”

5. "ወር አዲሱመን ገዢ የምግኘት ስነ
ቁልጥኑ ገዢ ቃልና ደዋን፣ እን ቅብ
ገዢ አስተዳደሩ፣ ካንቀ ገዢ ይፈጸለሁ
ዶቻ፡ 6. "ወር ሆጋንዴው ዝርዝር የጥናቸው
ቆበኑ ለልክሰን፣ የእኩልንበኑ፡ 7. የጥናቸው
ቻሉ አካል መለ አል፡ ለመፈተኑበት
እርሱ ወር ፈርማትና እኩልን ስነ
በለቤ፡ መጠየሱስዎች የሚባ፡

8: አንስ ገርቦትኩታን አነስ ይሸጋ፡
መቻ ቁሳ ቁልጋዣቸ፣ ወር ፈሙሙን
የኔ ወቅድ ከፍፃ ህንጻለ፡፡ የኩፍፃ
ገዢ ከሬ ጥሩት በግጥ፣ ነው አርጥተን
መረ ገራ ወቅት ቁማ፡፡ ወገኖች ስጋሽ
ከሬት በሁኔኑ ነው አርጥተን መረ፡፡ ሁማስ
ወደለ ለወሰን ቁጥሩ፡ ገልም ወቅቱ ስጋሽ
ከላይም ተኩረዋ፡፡

የጥቃት የሙ. ካብ-ጥቃት እስለ-ፉ፡
እኔ ለኋዕት፡ ነው አ-ሸተ መሳኑ
ፈቻን ይከ እቻት እርታ ¹² የ መቻዎች፡

34 Ph.3 779: 34 Ph.3 779:
41 Ph.3 779: 42 Ph.3 779:
42 Ph.3 779: 44 Ph.3 779: 44 Ph.3
46 Ph.3 779: 2 Ph.3 780: 3 Ph.3 780:
4 Ph.3 780: 4 Ph.3 780: 5 Ph.3
5 Ph.3 780: 7 Ph.3 780: 12 Ph.3 780:

የጥት ነው ተኩን፣ ይረዳበት ጥሩን፣
የደብ ትኩን ይለፈ፡፡ ³⁸ከንሰት አይቻ
ይልቀበች እና አይቻውን መረ
መላፍ፡፡ ³⁹አይቻን ለመፋንስ አስመ
ፈኬት፣ እንስ፣ አሳይ አከመ አፈሳ
ትኩ ይለፈ፣ ይደ፡፡ ⁴⁰በሸራ ላይንቷ
መናፍተኑ አይቻ ከነ ለማንኛውም ቤት
የጋጌውን ይኩ፡፡

ከርስቶስ እናው አኞች?

22:41-46 ካውል = ወር 12:35-37; ል.ቁ 20:41-44

⁴¹አቶ ይረዳን መልተቀበሙ ይረዳ
የሰላም የዚ ተኩን የፈቻ፤ ⁴²እንስ፣
“እንስ ወያኝ ከርስቶስ ማል ይኖ? እን
አልሙ አኞች?” ይደ፡፡

እንስ የሰላም፣ “እን እናው
አዋጅት” ይደ፡፡

⁴³እንስ አከና እንኩን ይደ፡፡ “የሰ
ዓዋጅ አከማው ሆኖ ቁልቀበዋሁ ወይ
ልፈማዊ፣ ‘የኅጌ’ እንስ ይደ፡፡ እን
አከና ይደ፡-

⁴⁴“የኅጌ ገዢ ከዚያ

“ህንጂ እን ዓይነትኩ ማለከ ይል
ስተቀባዩ ከሱ ሆርክ
ምርጫዣ ታክ” ይደ፡፡

⁴⁵እን ዓዋጅ ገዢ እና
ወያኝ እን አከማው እናውም ተኩ ይን
ደኩል? ”⁴⁶የዚ የተደን ወያኝ የዚ እና
የሰላም ለንድገትና፤ ይረዳ ይልቀበ
የዚ የተደን የዚ ይቢ እና ይረዳ
አይ ሆኔታና፡፡

አከናው ይሰኑ ከኩ

23:1-7 ካውል = ወር 12:38-39; ል.ቁ 20:45-46
23:37-39 ካውል = ል.ቁ 13: 34-35

23 ይሰኑ እናው እመታን፤ በረ
ጥተሰቱን አከና ይደ፡፡ ²በር
ሰሉም ሰራተኞ ሰራኑ በርዕዱዎ
መኑኑ ቁልፏች፡፡ ³የኅጌ ወያኝ
እንኩት ሁመን ሆኔታ ገዢ፤ እንስ፡፡
የዚ ወያኝ እንኩት ሁመን ሆኔታ ገዢ፤ እንስ፡፡

የሰተኞ ስት ሆኔታ ለንእርግሰሰኑ፣
እንስ በአ አልፏች ሁኔታ ተርሙት
ኋማ ክኩ፡ አፈሰኑ፣ ተኩ በአ ስት
አቅሰኑ ቁልፏኑ እና በአ ሁኔታ
ደን፡፡

⁵“በቅሰኑ ሆኔታ እምት አኩ
አገርሰሰኑ ሆኔታ፤ ቁልፏኑ ስበል
አፈቻ፤ ይኩ ሆኔታ አፈተኑኑ
የቅሰኑ ሆኔታ፤ የአ ወቅትም በዚ አልቀና፤
መና ሰነዱትም በርዕዱዎ አልቀና
የቅሰኑ፤ የአ ወቅት አከና ሆኔታ
አልቀና ነው እናን ወፈተኑኑ አከና
የቅሰኑ ሆኔታ፤ አፈሰኑ ይኩ፤ አፈሰኑ
ቁልፏኑ፡፡

⁶“እንስ ገዢ፤ በርሰሳ ይፈምኑኑ
ህንወምና፤ በርሰሳ የቅርቡ ወያኝ
ቅርቡ ወያኝ ሁኔታ፤ ¹²የዚ ለአ
አኩ ቃል ከዚ ገዢ ቃል ወቅት፤ ሆኔታ
ገዢ እኩ ቃል ከዚ ገዢ ቃል ወቅቱ፤
¹³የ በርሰሳ ሰራተኞ ሰራተኞ
እከናውኑኑ፤ እንስ ወያኝ ወቅቱ ሰማ
ቅርቡ ወያኝ ሁኔታ፤ አፈሰኑ እኩ
ሁመን ሆኔታ፤ ወያኝ እኩ ቃል በርሰሳ
ገዢ ቃል፤ ¹⁴የ በርሰሳ ሰራተኞ
እከናውኑኑ፤ እንስ ወያኝ
መና ቃል ወያኝ እኩ ወያኝ ሁኔታ፤
እከናውኑኑ ከዚ ከስን ሆኔታ፤
የዚ መጋቢት እንግት መረመ፡፡

¹⁵የ በርሰሳ ሰራተኞ ሰራተኞ ሰራ
ስተቀባዩ፤ እንስ ወያኝ እኩ
የዚ እመን ሆኔታ፤ ከስን ሆኔታ
ገዢ ሰራተኞ፤ እንስ ወያኝ ሁኔታ፤ ወያኝ
የዚ፤ ¹⁶የ በርሰሳ ሰራተኞ ሰራተኞ
እከናውኑኑ፤ እንስ ወያኝ ሁኔታ፤ ¹⁷የ በርሰሳ
ሁመን ሆኔታ፤ ¹⁸የ በርሰሳ ሰራተኞ
እከናውኑኑ፤ እንስ ወያኝ ሁኔታ፤

⁴⁰የዚ ሰራተኞ፤ ⁴⁰የዚ ሰራተኞ፤ ⁴³የዚ
አኩ መጋቢት፤ ⁴⁴የዚ ሰራተኞ፤ ⁴⁶የዚ እኩ፤
የዚ ሰራተኞ፤ ⁴⁶የዚ ሰራተኞ፤ ⁴¹የዚ
ሁመን ሆኔታ፤ ¹³የዚ ሰራተኞ፤ ¹⁵የዚ ሰራተኞ፤

እን አመት-ትስ እኩ እን እስጥ ማለ
ደቂ ለማግኘ እልሙ በአል ተከ- እስ
ጋዢ::

16.[¶] ፳፻ የምግኬት ቁጥርናኝ አስኋ
ወሮ! አስኋ፣ የምግኬ ከምግኬ የ መነ
ቁልቁለማግኘት ካኩኑ ካኩኑ ስን እና
ህንጻዊ፣ የምግኬ ከምግኬ የ ወርቅ መነ
ቁልቁለማግኘት ካኩኑ ገኔ ካኩኑ ስን
እና ቀበት ይች::¹⁷ እናኋ ነውተ ቁጥር
ናኝ፣ ወርቅዎ መነ ቁልቁለማግኘት ካኩ
ወርቅ ሰነ ቁልቁለማግኘት ማለ? ¹⁸ እና
ሰመሰ እናኋ፣ የምግኬ ከምግኬ የ እና
እርዳታ?¹⁹ ካኩኑ ካኩኑ ስን እና
ህንጻዊ፣ የ ካኩኑ እና እርዳታ ይኔ²⁰
እናኝ ካኩኑ ገኔ ካኩኑ ስን እና ቀበት
የች::²¹ እናኋ ነውተ ቁጥርናኝ ካኩ
ሰነዱ እና እርዳታ ይኔ በጀት የምግኬ
ዝከተ::²² የምግኬ መነ ቁልቁለማግኘት
ካኩኑ፣ መነ ቁልቁለማግኘት፣ እና መነ
ቁልቁለማግኘት ካኩኑ ይኔ²³ የምግኬ
ዝከተ::²⁴ እናኋ ሰራ ሰራ ተኩረስ የምግኬ
ዝከተ::²⁵ የ በርሳሰብተ ሰራ-ቴራ ውስጥ
ፈኩስቶችናኝ፣ እናኋ ወሮ! እናኋ ካኩኑ
እናኝ ሰራ-ቴራ ውስጥበለሁ ሆኖ ካኩኑ
ካኩኑ የ የምግኬ የ የምግኬ የ የምግኬ
ማሳተ በርሳሰብ ተኩኑ ይኔ²⁶ መ-ርቃ-
ቀኔድ፣ እና-ቴራ እመነመሙ ይኔ²⁷ የ
ርቃ-፣ እና ሰራ ሰራ ተኩረስ እና
ቦራ ሰዋቃ- ቀበት የች::²⁸ እናኋ
ዶ-ሪ-ዶ-ሞተ ቁጥርናኝ፣ የምግኬ የ
ቁልቁለማግኘት::

25.^o Թ ՈՉԱԾՐԴՔ ԱՆՎԵՇ ՃԸՆԴ
ՃՆՆԴՔԻՆՆ Հ ԱԾՆ ՄԲ! Տ-Ա ՄԵ
Դ-ԱՌ ՄԸՆ-Դ Հ ԿՓԱՎԱԾՔԵ ԻՆ
ԴՆ ԴՐ ԴՊՄՔ ՀԳ-ԱՌ-Ա-ՄՂՀ Դ-Դ
ՄՂՀ: 26^o Թ ՃԸՆԴՔ ԷՄԿԻՆ: Ք ԱՎ
ՈՒ ԻՆ ՄԵՎԵՇ ՄԸՆ-Դ Ք ՓԱՎԻՆ:
ԱԾՆ ՀԱՌՈՒ Տ-ԱՐԴ Հ ՓԱՎԻՆ:

27.^o የ በርሃስዎት ሰራተኞች ፊልዕቶ
 እኩለዋጥናኝ፣ እኩ ወም! እኩ አከመ
 አዋላ ጥሩ ይጠሙ ከን ይ-በንኩ ማረጋገጫ
 እኩኑ ክሳሽም ለሆነ ነጥተት ይ-እኩኑን፤
 ወን ጥራው በራ-ተ-ኩንስ ጉ-ተማቸቱ፡፡
 28.^o እኩንስ አከመ ይ-በንኩ ቅሬልቶች
 እኩኑ ነጥተት መ-ልቻቸቱ፡ ክሳሽ
 ስን ገዢ እኩለው ይልማን ጉ-ተማረቸ፡፡
 29.^o የ በርሃስዎት ሰራተኞች ፊልዕቶ
 እኩለዋጥናኝ፣ እኩ ወም! እኩ ሁ-ቂ
 ታ-ቂ አዋላ ቅሬልቶች፡ ለሆነ ቅሬል
 ታ-ቂ ታማሪቂያ-ስቱ፡፡ 30.^o እኩን ስ አቶ
 ለረዳ አሁተኩና ስን ይ-ደረኝ ለላ ወ-ት
 ሲ-ተ-ቂ ይ-ደረኝ ክሳሽ እኩ ለሰን ወለን
 ሁንጻምኑ ተ-ቂ ይ-ቂ፡፡ 31.^o ክሳሽ እኩ
 እኩ ስን ወረ ሁ-ቂ እኩ-ለን ስን ታ-ቂ
 አቶመ ክሳሽ ተ-ቂ ባ-ቂ፡፡ 32.^o እኩ
 ለፈርቱ መ-በ- አሁተኩና ጉ-ቂ!

33^o «ՈւԵԴԻՆ! ԱՅՆ ՈՒԵԴԻՆ! ԱՅՆ
ՀԻՄՈՒՄ՝ ՄՈ-ԸՆ; ՈՂՈ, ՖՈ ՈՓ, ՔԴ
ՔՈՒ?» 34^o ԻՆԳԵ ԻՆ ՃՈՒՄԱ ԻՆՔՐ,
ՈՇՈՒՄՈՒՄ-ԻՆ ՂՎ ԽՈՅՆԴ ՆՅԱԾԵ;
ԱԽՈՅ ԱԽՈՅ ԽԵ ԿԸՔԻ ՀԱՖՖՈՒ;
35^o ՉԱՐԳԻ: ՄԸ ԿԴՅՈ ՄՈՒՇ ՈՂՈ
ԽՈՅ ԽՈՅ ՉԱՐԳԻ: ՄՈՎԱՌ ՔԻՆ-
ՂՎ ՄՈՎԱՌ ՖՈՒՄ-ԻՆ ԱԽՈՅ ՀԵՏԻ;
36^o ՈՂՈՅ ԽԵԳ ՔԴ ՀՈՅԱ ԽՄ ՓԾՈ
ՈՒՏ; ՖԱՎՈ ՍՄԻ ՔԴ Ի ԻԻԾՅՈ
ՀԱՄՈ ՈՇԵՒՔ ՀՈ ՀՈՅ ՄՈՒ ՓԱ
ՔԼԱՄՊԵԿ ՀԸ ՀԸՆ ԲԾԴ-Ի ԱԾԳ
ԻՆԴ-Ի: ՔԴ ՓԱՓՈ ԱԾԴ-Ի ՖՈՐ
ՀՄՈ ՍՄՅԱ. ՄՈՒ ՉԱՐԳԻՄՈՒԿ:» 36^o ՀՅ
ՔԴՄՈ ՀՈՅՆԴ ԿՅՈՄ: ԻՆ ՍՄՅԱ
ՖԾՈՄ ԻՆՀ ՉՈՒ:

37. የ የኩልለም፡ የ የኩልለም፡
አት ካን ሂደት እኩል፡ ወረ ገራ
ከተ አርጉምበት ድረሰን ካን ተግባር፡
አክመ ለተንና መመሪያ፣ ቅዱትና

"18 የኩል ፍ ላር ልት ቁጥርዎች ፍ፡ 23 የኩል
አርጉም የኩል ፍ፡ 25 የኩል ፍ፡ 23 የኩል ከ
ይሸፍ የኩል ፍ፡ 25 የኩል ፍ፡ የኩል ፍ፡ 23 የኩል ፍ፡
27 የኩል ፍ፡ 29 የኩል ፍ፡ 34 የኩል
ፋይ፡ 37 የኩል ፍ፡ 37 የኩል ፍ፡ 37 የኩል ፍ፡
37 የኩል ፍ፡ 37 የኩል ፍ፡

፩ለት ወልተቻዎች በን እናስ እኝ
ለከ ወልተ ቅበቅ ይሆና ሁገም ሁዋ!
እናን ገራ የድረሰን፡፡³⁸ከተማ፡ መግኑ
በን እኔ እናስ ሁሳ፡፡³⁹እና እናስተኞ
ሁማት፡ እናን ሁንጻ፡ ውን መቆ ገብ
ታታ፣ ቁጥር በን እናበማች፣ ይተ
ንተ ለመተ ስህንናውተን፡፡

ግዢአብተ እኩል በርቃ
24:1-51 ከመፌ ደንብ 13:1-37፣ ል.ቁ 21:5-36

24 እቶ የሰሳ መና ቁልፍለማች፡
በዚ ይሆን ፕሮ በረታኑን ጉባኤ
መንም ቁልፍለማች እስከ አርማካሪዎች፡
ገዢ ቅድመ፡ ሲጠበቅ ዘላን ከነ መሬዳ
አርማካቸ እና ቅድመ እስከኑን ሁመ፡
በዚ ከነት ደንብ ደረሰኑት ሆኖ ቅዱለን
ህንጻና፡ መቀበትኑዋ ዝግጁዎም ፕሮ፡

³ እቶ የሰሳ ገዢ አይደርገል ተከ
ፏሮ በረታኑ ከሳሽኑ ገዢ ቅድመ፡
“ሙ እቶ ሁመ፡ ወን ካን የም ተከ?
ምልከትም ቅድመቱ ያልከኑ ሁመ
በርሃም መሳ? ” ፕሮ፡

“**፩**፪፪፪፪ አነስ ይፋይ ይሰራኝ፡ “እኩ
የምን ቁጥርን እስን ህንጻዣምናኝ እኩ
እኩ እንዲ፡ የኩምን ውሃኝ፡ እን ካር
ልዋኑ ይፋይ መቋኑኝ፡ ጥሩኑኝ፡
ነመ ውሃኑ ካርሱ በለፈ፡ ይዋወ ወረ
ጥሩኑ እኩ ወቶ ወረኑ ጥሩኑኝ፡ እስን
የኩ አኩ ሁኔታ እኩ እኩ፤ ወን አኩዎ,
ተኩ ቀጥቱ፡ የኩምን የኩ እሙወ ሆን
ኝ፡ በስተኞቸው ተኩምን ወጥ
ማት ጥሩኑ፡ በለፈ ስተኞቸው ለኩዎ በከ
ገራገራት ጥሩኑ፡ ይኩ መርተኞቸው፡
ቀዴ የኩምን ውሃኑኝ፡”

9. አዲስ የዕርሱስ ጽሑፍት ስነ
ከና: እናን እድልበስ፡ መቅዬኖም ይታ
ለስ ሰነ ሁ-ንጂዣ በረት ታይበባውቱ፡
10. የውጭ ስተት ካሞን የይሁን ጽሑፍቱ፡
የዕርሱስ ወሰኑ፡ ወልደብ-ሰ፡ 11. ው-ገ.
ተ-ገም ደራ ዘ.፩.፩ ጽሑፍ፡ ካመ ዘ.፩.፩
ንጂዣም፡ 12. ሰበባ የይሁ ሆማኝተኞ
ቋላ ካሞት የይሁ ታተቦና፡ 13. ዘ.፩.፩
ሁን ፈ.ማት አብበ ገ.፩.፩ የ.፩.፩፡ 14. ዘ.፩.፩

ԵԱ ԳՐԻՄ Ի-ՑՈ ՀԻ ՈՈ ԱԵՖ-Գ
Ք-Ղ ՈՒԹ-ՊՈ ԴՀ-Գ ՀՀ-Ց ԱԵՖ-Գ
ԽՈՒ ՇԱԱՍՄ: ՀՐԱԾ Ք-Թ-Ց-Ց

26. ቅናይለ የ አሳን ያ ክጥቶ ሌን
 ሌደ አርጭ ካስ ይረ አስረን ይረን
 28. ሆኖበት የ አሳን የ ክጥቶ
 መሬ ካስ ጥለው ይረ አስረን ይረን

1 Ph.3 λέγειν 2 Ph.3 οὐτοὶ 3 Ph.3
οὐτοὶ αἱ τραπέζαις 11 Ph.3 οὐτοὶ 14 Ph.3
οὐτοὶ οὐτοὶ 14 Ph.3 οὐτοὶ 17 Ph.3 οὐτοὶ¹
19 Ph.3 οὐτοὶ οὐτοὶ οὐτοὶ 19 Ph.3 οὐτοὶ²
23 Ph.3 οὐτοὶ οὐτοὶ οὐτοὶ 24 Ph.3 οὐτοὶ οὐτοὶ³
26 Ph.3 οὐτοὶ 26 Ph.3 οὐτοὶ⁴

ՍԵՀԱՄՅՆԳ:: 27Հիմա ՈՂՔՅԱ ԱՍ
Ա.ԳԻՒԵ: ՈՂՔՆ ՄՅՆ ԱԹ Ա.ԳԻՒԵԴ-
ՀԱՌՈ ՈՆ Հ.Գ.Դ.Հ ՀԱՄ ԿՊՈ ՀԻ
Ո.Մ ԴԻ: 28ՈՒ ՀՂՔՅԱ ՖՀԿ Ա.Դ
Գ.ՄԵԴ ՀԱՌԵԴ ՎԱԼ ԳՈՐՅԵԴ::
29“ՔՈՆ ՈՆ ՈՆ ԲԶԱՆ ԲՀԱ-
ԱՆ: “ Ա.ԳԻՒԵ ՀԳԻՒԹԳԻ:
Ք.ԱՆ ԱՆ ՄԿԻՆԴԻ:
Հ.Ը.Հ Ո.Պ.Հ ՀԱՎԱԾԱԽԻ:
Ս.Պ.Գ.Դ Ո.Պ.Հ Հ.Ը.Հ.ՄՈ.::”
30“ԲՈՅ ՈՆ ՊԱԼԵՆ ՀԱՄ ԿՊ
ՈՊԱՀԵԴ ՀՄ-ԱՃ-Ի: ՈՊԵՆ Հ.Գ.Դ
ՄԿԻՆԴ ՀՊՈՒ: ՀԱՅՆ ՀԻ ՀԱՄ
ԿՊ Ս.Պ.Գ.Դ: Հ.Ա.Գ.Ն Հ.Գ.Հ.Հ Հ
Գ.Պ.Ո ՈՊԱ.Դ.Հ Գ.Գ. ՀԱԾԵԴ: 31ՀԱԴՈ
ՄԱԼԻՒԴԻ ՈՊԱ.Պ ՄՊԱՀԱ.Վ ԴԳՈՒԵԴ
ՀԱԾԵ: ՀԱՅՆ ԳԱՄՊԻՒԴ ՎԶ ՄԴ
ՏՀ ՈՊՈ ՔԻՆ ՄՅՆ ՀԱՆ ԻՆ-Դ
ՔՀԵ ԳԱՅՈՒ ՀԲՀԵՆՑ ՎԱԼ ՎԱԼ
ՓՈՒ::”
32“ՈՒԴՊՈ ԻՆ ՄՊԻ ՄԱԾԱ.Դ
ՈՒՀ: ԲՈՅ ՔԱՄՅՆ ԼԵ ՊԱ ՊԱ.Դ-Ի
ՀԻ ՄԴ ՔՎԵ ՅԱԽԵԴ:: 33ՀԻՆ-ՄՊՈ
ՀԱՅ Ք.Մ. ՎՀ ԻՆ ԵԲԵԾ ՀԱԿՊ
ԴԻ ՀԻ ՀԱ Ք.Ք.Ի: ՀԻ ՈԱԱԼԵՆ
ԴԻ ՈՒ! 34ՀԱ Գ.Պ.ՄՈՅ ՀԱՌԵԴ
ՍՄՈ: ՄՅՆ ՄԴ ԻՆ Մ.Յ.Յ: ՀԱՄ
Մ.Պ.Մ ՔԱՆ ԻՆ Մ.Յ.Յ.Բ.Կ: 35ՈՊԱ.Հ
ԼԵԴ ՅԱ.Բ.Հ: Ք.Ա.Յ.Ի ԴԿ Մ.Պ.Մ
Մ.Յ.Յ.Հ.Հ::”

ԴՐԱ ՈՒՆԴՆ ՔՐԴԻ ՄՅՈՒԻԹ.

24: 37-39 ከመራ⇒ ላ.ቁ 17: 26 ፖ 27

24: 45-51 *ה.מ.ד.* ⇒ *א.פ.* 12: 42 - 46

36. «Քրի Դ.Յ ԱՌԵՒ ԱՌԵ ԱՌ
Դ.Յ Հ.Ի ՔԲԵ ԱՆ ՄԱՆ ԿՊՐ ՔԻՔ
ՄՆԱՆ: ՄԱԼԻՆ ԱՊՂԵՒ ԱՃԹՐ
ՄՆԱԽՆ: ³⁷ ՀԻՄ ԱՆ ԳՍ ԴԻ
ԱՆ ԲԸ Գ.Գ.Է ԱՃՄ ԿՊՐԴՈ ՀԻ
Ա.Մ ԴԻ: ³⁸ ԱՆ ԱՊՐ ԱՌԵՎԵ
Տ.Հ Ք.Խ ԱՆ ՄՊ Ե.Յ ԳՍ ԱՔԵՎ
ԱՆԴ ԿՊՐ Դ.Յ: Գ.Յ Գ.Յ Ա.

“**37** ተፋይ፡፡ **39** አዲስ ሆን በጥና
በፋዳራል ቁጥር በፋይ ተፋይ፡፡ **40** የ
የትኩስ ህንጻዬ፡፡ የሸጭ አላም ነማ
ቁጥር አከሰው ተክ፡፡ **41** የፋዳራል ንግድ
ለመ አበበ ካሳ ሆኖ ተፋይ፡፡ እንደተብ ጽሑፍ
ቁጥር፡፡ ክንቀ ጽሑፍ መመሪ፡፡ **42** የፋዳራል ንግድ
ለመ ዓይ ድከ ተብ የቅርቡ አበበ ተከ
ገኘችም፡፡ እንደ ተግባር የቅርቡ አበበ
42 “እው ጉዳታን ካሉን የም አከ
ቁጥር አበበ የቅርቡ ህንጻዬ፡፡ እና
አገል፡፡ **43** ጉዳ የቅርቡ ስሁ ሁብ፡፡ አበበ
መና የቅርቡ ህንጻዬ፡፡ እና የቅርቡ
ሁበት ቀጥሩ፡፡ በይና ዝመው እና ተ
መለ አበበ ሁበት መካል መሠረት ስጋቱ
ህንጻዬ ተቆ፡፡ **44** ክፍና አበበን ቅጽ!
አላም ነማ የቅርቡ አበበ ተቆዋጥታ
ንት ጽሑፍ፡፡ **45** “እው ጉዳበት አመ
ነግድ ሁብታን ክን ጉዳታን አከ
አገል ተተዘኗ የቅርቡ መለት አበበ ካንተ
ቃድ ጉርቦ መካል ይጠናንያለት ምግባር
ለስ ከም? **46** ጉዳበት ጉዳታን የሙ^ወ
ሙስላት እና እን አከሰው ሆኖ፡፡ **47** እን
ቁጥር አበበን ሁመ እና ተብ የቅርቡ
አበበ ህንጻዬ፡፡ **48** ጉዳበት ሁመ፡፡
በጥና ሁመ ጉዳ የቅርቡ ተከ፡፡ ጉዳ
ታክክዎ ደረሰ ህንጻዬበት ይጋድ፡፡ **49** ጉዳ
በጥና ሁመ ወልጋ ተቋይለን ተመ፡፡
መቁጥር ወልጋም የቅርቡ ተከ፡፡ ተ-
ቋይለሁ፡፡ **50** ጉዳታን ጉዳበት ሁመ
ታይ እን አት ሁመ ህንጻዬ፡፡ ለክቡ
እን ህንጻዬ፡፡ **51** እንደ ሁመ
መለ ሁመ አደበ፡፡ ወቅዶስ ወቅ ልሳሳ
ቁጥር ወልጋ የቅርቡ ተከ፡፡ እና ተብ
ኩስ የቅርቡ፡፡ እልካንጻዬ የቅርቡ፡፡
እና ተብ ስራን
25 “የቅርቡ ለመ ተብ የቅርቡ ለመ የቅርቡ
ከይን ካይን አበበን ተብ የቅርቡ

9. ወር ቁርንስ የጊበኩ ስትኩ
ንኩ፡ ተቋ ወን እኩ ለሰን ገብ ሆነ
ሸራ ተከተለ፡ ፈደ ካና ወረ ሲወለ፡
የርጊረን በረ ይቀጥ እኩከሰኩና
በተክ ይፈረኝ፡ 10. የገ አቶመ ለሰን
ዘዴት፡ በተክ ይቀጥ ምረኑ ይርሱ
ምስር ዘመ፡ የጊበኩ የቅኩንስ እኩ
ወልን ገዢው ይቆሱ ተኩስ ሂሳብት
አላገን፡ በስጠስ የመይኩማ፡ 11. እኩ
በዚ የጊበኩ ሆኖን ይፈረኝ፡ የ ንግድ ተኩስ
የ ንግድ፡ እብን ይፈረኝ፡ 12. የገ
ገብ የጊበኩ፡ የቅኩንስ ለሰንት ሁመ፡
እኩ ለሰን ህጻብኩ፡ ይፈረኝ፡ 13. የቅኩ
ለሰን ለሰባ ገብ ሲ የቅኩ ለሰባ ሲ
ህጻብኩና የጊበኩ ሁመ፡

Հետեւ

25: 14-30 ♂♀⇒ ♂♂ 19:12-27

፩፭፻፮፯ ታሸ፻፯፡ ምን አራ በ፻፬፯፯፡
፪፭፻፮፯ ታሸ፻፯፡ ለመ ፍቃ፯፯ አከሰ-መ
ታሸ፻፯፡ ለመ አራ በ፻፬፯፡ ^{፪፭፻፮፯}
ታሸ፻፯፡ የዚ ፍቃ፯ ጥሩ ይች ለአ-
ቁ፯ ማለዋጥ ገዢታ ይከሰ፡

19. የዚህ ንብረት በዚህ ጥሩ ተደርጓችን ገዢዎች
በኩ የዚህ ንብረት እና በዚህ ጥሩ ይገኘ
ሸጋዬ:: ወጥም ተሰጥቶ ይህን ፍቃድ
ተሸጋዬ ተሰጥቶ ይህን የኩ የዚህ::
የኩ ጥሩ ተደርጓችን ያላቸውን ይህን ስምም

ኋት ካርድ ቅርጫ፡ እንዱ ከጥቅ
ታረጋድ፡ ሆኖ አራ በልጻለ ፌቅር፡
21፡ ተቀናዋለ ይሰበ፡ ጉርግጥ ወጪ
እመማሪነት በእስት ጉዢ፡ እት ወጥ
ጥቃ/ጥ እመማማ ቅርጫ፡ እንዱ ወጥ

21 ከዚህ ተመርሱ ላይ በዚህ
ቁልጻት ለመ እኔ በፌዴራል ይችላቸ፡
23 ከፍተኛለን ይሰብና፣ ይጠበቅ ያረጋገጧ
አመጣማኑ፣ በእነ ገዢ፣ እኩ የጥን
ደቅቃት አመጣማ ትቻርቱ፣ እንዲያ
ውጭ የዚህ ተመርሱ ላይ የሚከተሉት
መ-

*1 Ph.3 A7 44: *4 Ph.3 227: *6 Ph.3
 232/233: *9 Ph.3 263: *10 Ph.3 25: *15
 234: *16 Ph.3 216 200: *17 Ph.3
 257: *18 Ph.3 20: *20 Ph.3 25: *21 Ph.3

ወለን ቁቃቄና ሆርከ መነ የንከ
ኩወው ቅብረ ተራ::²⁸ ክፍና ታደ
ንትና እስ ሆርከ ቁቃቄ ንግዋ ታደ
ንት ከድን ቅብረ ክፍ::²⁹ ነው ወ
ቀብረ ከሚገየ ጥልድልዎስ፣ አክመሰ
በደአሰ ችግቦታ:: ነው ወ ተከለ ህን
ቀብረ ገኔ ወን እን ቅብረ እኔ ቁቃ
ተሙ::³⁰ ገርባዋ ቁቃቄ ህንቅብረ ከ
ዶኑስ እሳት፣ በከ ለላይና እሳነት
ቀብረ ፖሮታ ገኔ ዝርባቸ::

መ-ር-ቻ እና ማ

31^ՀԱՃՐ ԿՊ Բ-ԹԱ Հ-ԱԳԻՆԴԵՑ
 Ք-Դ-Ի: ՄԱԼԻՅ Մ-ՅԵՒՆ Բ-ԹԱ Հ-Ա
 ԹԵՇ Ք-Դ-Ի: ՀԵ ԵՌ Հ-ԱԳԻ
 ՈՇ Յ-Հ-Ի:: 32^ՈՈՐԾ Մ-Ը-Դ-Կ Հ-ԱՌ
 Ք-Հ-Ի ՄԱԼ-ԳՈՄ-Ի: ՀԵՆ Հ-Ի-Մ
 Դ-Խ-ՈՒ-Յ ՔԻ ՄԱԼ-Գ-Ի Ճ-ԱՒ Ղ-
 Ղ-Ը Ը-Կ: Ո՛Ն Կ-Պ-Ի Ղ-Ը-Ղ Ղ-Ե-Հ-Ի:
 33^ՄԱ-Ր-Ո Ի-Շ Պ-Ը-Ղ-Ի: Ճ-Ա-Վ-Պ Ի-Շ
 Ա-Ր-Ո Յ-Ջ-Ո-Ջ-Ո::"

37. «**ቁልልዋን ሰንበ ይሰብኑ አነስ
ቁልልን፣ የም ቅድመ የም በለቀናይኑ
አርሃን ወን አት ይች ሲ ከንድ? የኩን
የም ዕው ስላም አርሃን ወን አት ፍጥቶ
ለ ከንድ? 38 የም ነው ማየ አርማ
ተኩኩ አርሃን ስላምኑ? የኩን የም
እርዳ ስላምኑ ወረ ስላምኑ? 39 የም
ቁጥሮች የኩን ሆኖም ስላምኑ**

40 “ምትን ስንስ ይሰበ፣ እን ፊን

መን እስተት ህመ፡ ወን አበደምኩያ
ወራ ነው በ-ንግማን ጽሑፍ ተከን ከኔን
ከሳ እስ ተከና ተተኞ ከምፎ ፈ ገተኛ
ይችሁ፡

44: አለበት የ ተጥቃት እና የም
በላይና የ የኩን የ የኩን ነው
የዚ አርማ ታኑ የኩን የርብ የኩን
አብ-በሰኑ የኩን ሁያም ሲስተምኑ
በገዢና ይድኑ? ይድኑ ይ-በሰ::
45: አንስ የ ስብ:: አን ፊ-ገመን አስ
ንት ሁመ:: ወን አስደምኑ ወረ ነው
ሁ-ጊጊማ ገጽ ተኩን ካኩን ካሳ አስ
የኩነት ሁንጻዬን የኩን ሁንጻዬ:: ይድ::
46: የ የሙስ አንን ካኩን እኩን በራሱ-ት::
ቀልልታዊ ይ-ኩን በራሱ-ት ገድ::

መሬ የሰነድ መርያም

26: 2-5 *ה-וּשָׁ* ⇒ *וְגַ* 14: 1^ז2^ז *ל-פָּ* 22: 1^ז2^ז

26 የሰ-ሰ አርጉ ወን ክና መሬዳ
የሰ-ሰ ደጋ በደመዣ በረታዊት
ተን አካኑ ይጠና ዝግጁ የሚከተሉ
ለመ በደመ እኩ ተኩ እስጥ በከተማ
እልም ንግድ ድንጋጌውና ያበርራምና
ዝኑ ነው”

³የመ-ሰ ለብን ሁንጻናኝ^፩ ማንኛ
የን አመታ መኑ ለብ አልከና እና
ቋራቅ ይሸሙት ወላጥተውን::
⁴እናንስ ሁጻናኝ^፪ የብንና ቀበሌ
ለፈ ሰራዊ መርሃተን:: ⁵የተደረገ ድንጋጌ

ይሸጥ ከፈጥር ህንጻመጥኑና ብር
አያናት ወንድ ከነ ገዢ ህንጻበት”
ይደን::

የሰሳ በታችያ እርምጃ ይበሙና

26: 6-13 ከዚህ ⇒ ማር 14:3-9
26: 6-13 መዘዋ ⇒ ል.ቁ 7:37፣ 38፣ ም/12:1-8

“እቶ የሰሳ በታችያ ከሰ መኑ
ለጥና እስ ለምጣኑ ሰር ይኖ፡ 7&ብ
ርቱን ወከ ያሱት እርምጃ ገዢኑ
አከመራ ገዢ ተና ሰልቀውኑ አላማ
ስተርጓኑ ቀበቱ ገዢ ቅዱቱ፡ አከመ
እን ማረጋገጧ ድምጽና ያሱት ሰና
መታሳኑ ገዢ ነቅበ፡፡”

“በረቶኑ የመ ወንድ ከነ እርምጃ
አረኔ፡ እነዚ ይደን፡ “ከና ሁኔታ ሰራ
ስን ማለያ? የደቦን ከን ገዢ ገዢኑ
ገርግማ ሆኖ ሁኔታ ከን ገዢ ገዢኑ
ገርግማ ተፈጻሚ ሆኖ ሁኔታ ከን ገዢ
ገርግማ ተፈጻሚ፡፡”

“የሰሳ ከሰ ሰጠኑ እነዚ እስኑን
ይደ፡ “የሰርዓት ተና ማለያ ለቅዱቱ?
እስኑ ወንድ የሆኑ ተከርክሩ፡ 11ህብ
ብር የሰር መረዳ እስኑ ወልጊ ይሸቱ፡
እን ገዢ የሰር መረዳ እስኑ ወልጊ ሁኔታ
ይሸቱ፡ 12እስኑ የመ ያሱት ከስ እና
ከረኑ ገዢ ነቅበኑ እዋልኑ ለቅዱ-
አቶ ወንድ ከን ገዢ፡፡ 13እን ዓገመ
አስኑን ሁመ፡ እያቶ ይመራኑ ተና
መንፈል ከን ላት ለለሁመ፡ ይመራኑ
ወንድ እስኑ ገዢ ያደምናቸውም ገዢ-
ተመ፡፡”

**ይህንን የሰሳ ይበርበ ከኋላ መር
ቴስፎ**

26:14-16 ከዚህ ⇒ ማር 14:10፣ 11፣ ል.ቁ 22:3-6

“14እርምጃ ወረ ከ-ዳና ለማን
ከና ሁኔታ ይህን እስቀርብ ይሸቱ-
ጥና ገዢ ለሱት ህንጻይታ ይች፡ 15 ወ
እን እስ ይበርበ እስኑን ከና ማለ
ጥናኑኑ?” ይደ፡ የፈቱ፡ እስኑን ሰጠኑ
ማለት፡ ለፈጥ ከኋላኑ፡፡ 16ይህንንና
የሰሳ ሰር ይሸቱ፡ የሰሳ ይበርበ
ከኋላኑ ለለ ምክም እንታ ተራ፡፡”

እርባት ባቃቄ

26: 17-19 ከዚህ ⇒ ማር 14:12-16፣ ል.ቁ 22: 7-13
26: 20-24 ከዚህ ⇒ ማር 14: 17-21
26: 26-29 ከዚህ ⇒ ማር 14: 22-25፣ ል.ቁ 22: 17-
20፣ ቁጥር 11: 23-25

17 የ ይልቀበ እና መጥጥት
በረቶኑ ገዢ የሰሳ ቅዱቱ፡ “እና ላት
ፍሰኑ ቅዱቱ እና እስኑ ለቅዱኑ
በርበደ?” ይደ፡ የፈቱ፡
“18እንዲ ይበርበ እናኝ ይሸቱ፡ “መጋለ
ብርኑ ንው ወደረኑ፡ በርበኑ፡ “የ
ዝዢ ከኋላ፡ እን በረቶኑ የወቅኑ
እና ቅዱቱ መከናወት ንንከበሸ
ስንድሸ ይሸቱ፡፡” 19በረቶኑ እናው
የሰሳ እናኝ ይሸቱ ሰን ከፈጥ፡ እና
ፍሰኑ የቅዱኑ፡፡ 20የሰሳ የመ-
ለቀት ገጠኑ ቅዱቱ በረቶኑ ከ-ዳና
ለማን ወልጊ ማረጋገጧ ድምጾ፡፡ 21እንዲ
እቶ ቅዱ ይሸቱ፡ “እን ቅዱው ለለ
ገት ንህመው፡ እስኑ ከና ላት ወከ
የበርበ ከኋላ” ይሸቱ፡ 22እንዲ እና
መለ ገጠኑ ወከ ቅዱ፡ “የ ቅዱቱ፡
እና ቅዱ ቅዱ?” ይደ፡ የፈቱ፡ ይል
ቀበኑ፡ 23የሰሳ የሰሳ እናኝ ይሸቱ፡
“የምት ንዑስን በበርበ ከና ሁመ
ከና መከናወቱ ይበርበ ከኋላ፡፡ 24እልም
የምት እናው ወይምኑ በራሱ ማለ
ስት ዘዴ ይቀ፡ ገዢ የምት ይበርበ
እልሙ ንግ ከኋላ ሰር ወያና ንምን
ስን እቶ ይለቀበኑ ለለ ወያና፡፡”

25የሁኑን እን ይበርበ ለለ ንኋላ
ይና ሰ-ዳና፡ “የ በርበኑ፡ እና ቅዱ
ቁት?” ይደ፡ የሰሳ ከ-ዳና ይሸቱ፡”
የሰሳ የሰሳ፡ 26እቶ ቅዱት ይሸቱ፡
የሰሳ በረኑ ቅዱ እናበርበ፡ መበርበ፡
“ቅዱቱ ቅዱ፡ ከን ይጠኑት” ይሸቱ
በረቶኑ ቅዱኑ፡፡

27መሬስ ቅዱ እን ገዢ ገዢ

15 የነጂ ሲል፡ 16 የነጂ ሪፖር የኑ የኑ የመ
ይደ፡ የነጂ ሲል፡ 17 የነጂ ሪፖር የኑ የኑ
የኑ፡ 18 የነጂ ሪፖር፡ 19 የነጂ ሪፖር፡ 20 የነጂ
የኑ፡ 21 የነጂ ሪፖር፡ 22 የነጂ
የኑ፡ 23 የነጂ ሪፖር፡ 24 የነጂ ሪፖር፡ 25 የነጂ

በዚ አሳኔች ከኬ፣ አከነስ ይጻና
“ሁንድሮስን ከኬራ ቁጥር 28 ከገድ እን
ከብ፣ ፊት ከተ ሂደረ ከን ዘመን
መበዕስ እዋጥ ባይከተች ድንገነዎ,
ሙያ:: 29 እን አሳኔት ጽሁም፣ እን
ህንጻ ጉዳ አሳኔ መለን ወጥሞ እባ
ከየ ካለበት በፈ ሂደረን እስ ቁጥጥ
አማ ደልቀዕስ ፍርማ መረኑ ከኬራ
ዶ.በኢት ሆንዳታ::”

30 አዲን አርን ፫ርዳና ፫ርዳ
ተኋ ሰዎ ጋዜ እያጻለት አልበኩ::

የሰኑ እኩ ቁጥርኩ እኩ ገብረ
እርሱ የብቻዎን

26:31-35 הַמֶּלֶךְ ⇒ מֶלֶךְ 14:27-31; לְפָנֵי 22:31-34

“ 31. መ. እና የሸጻ አካል አሳሪቱ ፌርማ;
“ ማይኖት ከዚህ እናደን ለቦዕስ ካያች
ንገድኩ፡ አካል ፌርማ በመፈማራት፡
“ እና ተከሰተ ይገኘኝታም;
ሆነታም ነረ ሰነድ ታብኑኝል. መ.፡”

³²የኅ. አን እርግ ክፋይ በደህ እስን
ክር ገለጊ ንጽእቸ፡፡”

³⁴የኢትዮጵያ የብድር እና ተግባር ስት ነገሱም፡ እነዚህ አገልግሎት አቶ ከርማ
ለተክለ ህንጻችን የዚህ ስት ነገሱም፡ ይመለከታል፡

³⁵ՃՐԵ՛Ն ԿՇ: “Պ Ո ԹԱՅ ՔՀԱԼ
ՀՅ ՄՈՒՄ Ո ՍԴՂԻ” ԾՃՀ: Ու
ՔԴ ՄՈԸՆՆՈ ՀԻՌ-Մ ԾՃՀ::

፩፻፻፻ የቃለማኑት ከዚህን
26: 36-46 ክውል. ⇒ ማር 14: 32-42፣ ሊቁጥር 22: 40-46

36ՀԵՂՈՅԻ Ք-Ն-Ն ՈՀՔ-ԴԻ ԹԸՆ

111 Եպիսկոպոս. Առ քա:

እኔን፡ “ሁንና እና ሆነ ሆነ ይች የቀ
ከፌዴት አስን አስ ታክ” ደረሰኝ፡³⁷ የጥ
መት ተኩምና በጥሩ መሬ ስጠና

እኩስ ተቋርቷል፡ እነዚህ ስምምነት የሚያሳይ
በመጀመሪያ የሚያሳይ ይችላል፡ እኩስ ተቋርቷል፡

39 አንስ ተቆ እች ሂዕስ አድራሻ፣
ተምህራዊነት፣ “የ አብዛኛ የ ድንጋጌ
አማካ መ-ዕኑ ካ-ን ነው የሆነው፣ ገ-
አብ ፊልዕኑ፣ መለ አብ ፊልዕኑ፣ ቤት
ተ-ቻ” ይ-ቻ ካ-ብ::

40 አንስ ገዢ በረቶተኝት ይብሉ
አቶ ለራሱ አሳን እርሃ፣ የጥርጋንስ
አከኑ ይችል፡ “ይሬታ አሳን ስላት ወከ
ተለ ያመቀበኑ ነውልን ቁና ህንጻን
የሆነ፡” 41 አካል ቅርመት ህንጻኖ ያመቀ
በቀ ከዚ፡ ሆኖም ፈዴሚ የሆነ
ገኘ ይችላል፡”

ለሸጋ አሳን አርባ፣ መጋቢትም አሳን
ቀበ ቁልጥ:: “እመስ አሳን እኔ እኔ¹
እች ሂዕስ ውክመ ከናን ይረ ከድኑ

በዚ እና የጊበያ ይሆን ስለዚ ክፍቱ::
“እንደገኘ ገዢ በረቶች የጊበያ
አከኑ ፖድን::” እስን አመሰ ለፍተኑ

ԲՈՒՆ ՓՈԹՈ-Ծ

26: 47-56 ከዚህ ⇒ የጽ’14:43-50፣ ልዋ’22:47-53
47 እቶም ይሰሳ እኩመኑና የጊዜ
ቃድስ ይሆናን እን ወረ ካኝና ለማን
ከና ቅዱ ተራ ስን ሰን የኩመኑ
ለዠት ህንጻታው ማንኛውም እሙኑ
በዚ እርግዙን ዘግ-ን ጉዳዮኬ ሰነ-

*29 የዚህ ማቅረብ የሚ የሚ ለአዲስ የሚ የሚ
የላይ ለአዲስ የሚ የሚ ለአዲስ የሚ የሚ
የላይ የዚህ ለአዲስ የሚ የሚ ለአዲስ የሚ
የላይ የዚህ ለአዲስ የሚ የሚ ለአዲስ የሚ

29 Ph.3 ፳፻፷፭: 31 Ph.3 አንድ: 31
Ph.3 ሂደር: 33 Ph.3 አንድ ደረ: 34 Ph.3
Ph.3 የ Ph.3 አንድ ደረ: 34 Ph.3 ትርጉም፡
41 Ph.3 አንድ: 43 Ph.3 ዓ. የ Ph.3 አንድ
አንድ አንድ ፊል ደረ

ቀበተኑ እስ ወቅት ቁጥር፡፡ ⁴⁸እን
ድጋፍ ይሰሳን ካሱ ስጋድ፡፡ “የምት
እን ፍንጋብ እስ እስንስ እስ ቅባ”
ይሬ ምልከተ ካናው ቅራ፡፡ ⁴⁹እንስ
የኩመ ስን ይሰሳት ይያዥ፡፡ “ነገግ
የ በርሃሳ!” ይሬ እስ ፍንጋብ፡፡

⁵⁰የሰሳስ ይሰሳ፡፡ “የ ምቻዎስ፤
ዋን ፍጥረኞ ስን ተመክሮ” ይሬ፡፡

እንስ ይሰሳት ይያዥና ሆኖ
እስና ከኔ እስ ቅባ፡፡ ⁵¹ወደ ይሰሳ
ወለን ተረጋ ካሳስ እን የኩ ጉራ
ይሳ ሌ-ቃዬ ጉር ባጥ ሌ-ብ አገኘ
ተከተቱ፡ ጉራስ አረብኬ፡፡

⁵²የሰሳስ እና ይሬ፡፡ “የራይና
በከተት ይሰሳ፡፡ ወር ጉራ-ይ ሌ-ቃዬ
ተኋ ሆንዳና ጉራ-ይ ሂሳብሙ-ቱ፡፡

⁵³አት ውን እን አብከት ደረጃ ሁንዳን
ይሬ፡፡ ውን እንስ ይኩመ ስንስ
የኩ እና እስ ይሰሳት ይያዥ ሁንዳን
ይሬ፡፡ ውን እንስ ይኩመ ስን መለ
ከተ ሌ-ቃዬ ተረጋ ለማ እስ ዓ
ሁንዳርሱ ሌታ? ⁵⁴አቶ እስ ተከው
ወን ከጋብን ቁልቻለ-ን፤ ከሬ ከኩን
ተኋ ቅባ” ይሬ ስ-ን አካምና ሪወ
ተመራ?”

⁵⁵የኩመ ስን ይሰሳ ተተ ሰናን እና
የሬ፡፡ “እስን ጉራ-ይ ሂሳብ ቀበተኑ
አከ ነው ሁ-ብ ቀበተኑ እና ቅባ
ተኋ? እን ጉራመ ጉራን መን ቁልቻ
ለማ እስ ተኋ ሆኖ ተመስ ቅራ፡ እንስ
ሁንቀበስ፡፡ ⁵⁶እን መርተኑ ጉራ እና
ከተበመን ሌ-ቃዬ ሂጻ በእናና ተኋ፡፡

በኩስ የኩ ይህ-ይ-ኩረት ይረዳውና
26:57-68 ከመፈርድ ውዕስ፡፡ ውዕስ፡፡ ውዕስ፡፡ ውዕስ፡፡ ውዕስ፡፡ ውዕስ፡፡

⁵⁷ወር ይሰሳን ቀበት ሰ-ንስ ጉራ
መን ሌ-ብ አገኘ እስ ቅባፏ ይሬ፡፡
በመሰራጥ ሰ-ና-ይ ሂሳብ ማጥታ-ይ
አት መለተ ቀበመንተ እስ ሰ-ቦ፡፡

⁵⁸አጥርስ ጉራ ሁንዳ ካሳን መን ሌ-ቦች
አገኘት ፍ-ት ይሰሳ ሁርጻው፡፡ እንስ
ዋን ተኋ-ይ ይኩመ ይሬ እና
አጠ ውርሃጥ-ተ መለን ተኋ፡፡

⁵⁹አ-ብን ሁንዳውን፤ የኩ ይህ
ይሬ ሰ-ን ይሬ እስንስ አይሰሳ
ይሬ ሰ-ን ይሬ እስንስ ተረጋ፡፡

⁶⁰እንስ የ ፍ-ት-በጥን ይሬ ል-ጥ-ን ይሬ
ተኋስ ውን ተከው ሁንዳርግ፡፡ ውመ
ይ-ት ጉራ ፍ-ት-በጥን ለመ ፍ-ቤት፡፡

⁶¹“የምት ከ-ን፤ እን መን ቁልቻለ-ማ
ዋዕው የ-ን፤ ጉራ ሰ-ጥ-ት-ስ ይሰሳ
አይሬ ሁንዳንን ይሬ” ይሬ፡፡

⁶²አ-ብን አገናንስ ከኩ እበተ፤ “አት
የ-ቢ የኩ ሁንዳው? ወን ይር
ከ-ኩ ፍ-ት ሰ-ጥ-ት-ስ በአን ከ-ን ማለ?”
ይሬ ይሰሳን የፏ-ቱ፡፡ ⁶³የሰሳስ ጉራ
መለመ ይሬ፡፡

አ-ብን አገናን፤ “አን ውው ይር
ታ-ኋን ሰ-ጥ-ት-ስ፤ እት የ ከርስቶስ
አልመ ውው ተ-ኋ ከ-ት ማው” ይሬ፡፡

⁶⁴የሰሳስ ይሰሳ፡፡ “አቶ ይር
ታ-ኋ፤ እን ጉራ እስንስ ሁንዳው፤ ከ
በሬ አልመ ማው እስ ከሬ ምርጫ እስ
ሁ-ማን ቀበሰ ሰ-ጥ-ት የ-ማስ ሰ-ማን
ተ-ኋስ እስ ፍ-ቱ የአገኘ” ይሬ፡፡

⁶⁵እስንስ ሰ-ብን አገናን ሰ-ጥ-ት
አራስ ተመስ እና ይሬ፤ “እና እን
ዋው እረበበበ! ማለ-ኋ ፍ-ቤት-ት-ስ-ብ-ኋ
አብርበብ? ውው እረበበበበ እስንያ
አመ ይጠበና-ሩ፤ “የ-ቢ ማለ ይቻል?”

እንስ እና መለ”

ይሬ ይሰሳ፡፡

⁶⁶እናን ፍ-ሰ-ጥ-ት ይሬ፡፡ እስ ከሬ

ተ-ኋስ፡፡ ወር ከ-ንው እስ ከ-ብ-ለ-ኋ፡፡

⁶⁷“የ ከርስቶስ! እ-ኋ-ቱ ሰ-ጥ-ት
ይ-ቻል፤ ከ-ት ማው” ይሬ፡፡

አጥርስ ይሰሳን ጉራ

26: 69-75 ከመፈርድ ⇒ ውዕስ፡፡ ውዕስ፡፡ ውዕስ፡፡

62፡፡ ውዕስ፡፡ 16-18፣ 25-27

⁶⁸አጥርስ ይሰሳን ጉራ

*51 የኩ መለ፡፡ *53 የኩ ሌ-ብ-ን ሌ-ብ-ን የኩ
አ-ብ-ጥ-ት ሰ-ጥ-ት የኩ ቀበት፡፡ *54 የኩ ተ-ጥ-ው፡፡ *56
የኩ ሌ-ብ-ን፡፡ *58 የኩ የኩ ቀበት፡፡ *58 የኩ ከ-ን
መ-ን፡፡ 60 የኩ ፍ-ቤት-ት-ስ-ብ-ኋ፡፡ *65 የኩ
ይ-ት፡፡ *67 የኩ የኩ መለ፡፡ *67 የኩ ል-ጥ-ት-ስ-ብ-ኋ፡፡
*68 የኩ ሌ-ብ-ን

ተራ፡ የብር ገርበታን የኩ አስተኛ
ደምበ፡ “አቶ የሰው ነወያዊ ገልጻ
በላ መለን ቅርቡ!” ይችን፡

70 አን ጥሩ ይ “እኔ የወን አቶ የብ
ቁት ፕሮፏዊ ህንጻዬ ይ የኝ በንግድ
መስረት ደረሰኑ ጥሩ::

71 አቶ እና ገዢ ካልዋጥኑ ይ መግ
ቁኩለ ይ የበር ገዢዎችን ይ በንግድ የኝ
እና እርምጃ ይ “የምና ከን ይ የበር
የምና የገዢዎችን ወልጊ ተራ” ፕሮፏዊ
ውረ አቶ ተረጋነት ህምና::

72 እንስ ክከተ፡ “እን ነገሮች ህን
በኩ፡” ዳይ አመሰ ገዢ፡

73፩፭ ደቂ በፌ ካወን እና ደሳ
በቃ ተረጋ ድጥርስት ደያዝኝ፡ “እነስ
ቁጥምን እናን ከዚ ወከ፡ ዘል የሰ
ከተ ስሙልሱት” ፕሮ፪፡፡

⁷⁴እ.ጥርሰስ፣ “እን ካም፣ ህንበሻ”
እ.ኩ. አኅ አባሩሬ ከዚያ ይልቀብ::

የመ-ሰ-መስ ከርም ለ-ከ እኩ፡
ነፃቻ ቅርቡበት ይ-በ ይ-ስበ፡ “አ-ት አ-ቁ
ከርም ለ-ከ ሆንጋይን ይ-ረ ለ-በ ገ-ገ
ን-ተ” ፕሮ ተ-በ ሰ-ቁ፡ ቀብ-ቴ፡ ገ-ደ
በ-ሰ-በ ህ-ቅ-ራ-ቴ በ-እ-፡

፲፻፭፻ ከፌ ፊንሰሳ

27 የመ. ሌቀት በርሃንት ሌቦን
ሁንጻይናልም ማንነት ይገባ
ሁንጻይና ይሰጣን እኩለው መርቻ
ሰንድ፡ የሰነድ እና ሁኔታ ቤትና ድሳ
መ በልጅ በየተ ያበርሰኑ እና
ከናዚ፡፡

3. ፳፻፭፻ኛ አን ደጋርና የሰነድ
ከኋል ስት የመ-አከ የሰነድ መ-ረማማ
አርጋጥ ጉባዎ፡ በሌላ ማቅረብ ሰምም
ስነድ ለዚህ ሁኔታው ተተክሏ ማግኘቶች
ተተ ያዘዎ፡ ፍእዝና፡ “አን እን የዚ
ሁኔታውን ደጋርና ካኑ እን መብ-
ሆኝና” ይደርግ፡

ለስንበ ይብኝኝ፡ “ማለች ነ ይበደ?
በቱ እተ ጉዳታው!” ይቻናን፡ የይ-
ግንባ ማለቀቸ ሰነ መነ ቁልቀልማ”

Եղանակը պահանջում է առավել շատ ժամանակ և առավել շատ աշխատավորություն:

27: 11- 26 ካ-መል ⇒ ማር 15: 2-15: ሌ-ቁ 23:

2737 18-257 ԲԴ 18: 29 -19:16

፩፻ እበት፣ በ-ልጅን በይ ሰ-ንስ፣
“እት ወተ ይህ-ዳታት?” ይ-ኩ እስ
ራሱቱ፡፡

የሰ-ሰሰ የጊዜ፣ “እብ ጥሩርተ”

12ኛ 74. Բ.Ը Ա.Պ. Ս.ՀԱՅՆ. և
ԴՐԱ. 8.3 հն Ս.Մ.Դ.Դ. Զ. Զ.
Ք.Ի. Ս.ՀԱՅՆ. 13.Ճ.Պ.ՈՒ. “Հի-
մայն Պ.Յ. Պ.Վ.Վ. Ու.Մ.Դ. Հ.Դ.
Ո.Յ. Ե.Դ.?” Ճ.Ճ. 14.Պ.ՈՒ. 74. Ս.Մ.
Ք.Ի. Ք. Զ. Ս.ՀԱՅՆ. Խ.Գ. Ա.Ա.
Վ. Ա. Ա. Հ. Պ. Ա. Հ. Պ. Ա. Հ. Ա. Ա.

15 በ-ልታን በ-የ ስ-ን ነው ሁኔታ
ቁ-ኩ አ-ከ-መ ፈ-ሳ- ስ-ሳ-ት ጥ-ያ አ-ያ-ና
ተ-ን ሰ-ላ-ቻ-ና ገ-ጋ- እ-ሰ-ሳ- ገ-ዳ-ቱ

¶70 Ph.3 *Фоме:* ¶1 Ph.3 *Фоме:* ¶2 Ph.3
 ¶3 Ph.3 *Любим:* ¶5 Ph.3 *Усе:* ¶7 Ph.3
 ¶8: ¶9 Ph.3 *Любим:* ¶9 Ph.3 *Любим:* ¶9 Ph.3
 ¶10: ¶11 Ph.3 *Любим:* ¶12 Ph.3 *Любим:*

ቁራ:: 16ይር ስለ ነምጥ በርባን ጽድመ-
ከን የኩ ሆኖቻልን በከመ ወተኩ መኑ
ሁሳ ቁራ:: 17በኩና የሙ ስሳን መልት
ቀበመንት ይሳጠሉ፣ እኩ እን ለሰ
ከዚ ገደ ለሰነ ሂሳ በርባኝ? በርባ
ንም ይሰሰ ለሰ ከርሰያለ ጽድመ-
ስለ? ጽድ ስሳን ወፈቻ:: 18እኩ ስሳን
ህናናናን ይበርሰለ ለሰ ከናን ገበ
ቁራ::
19አቶ ይሳጠሉ በርመዣው መር
ቴረ ታክ ንትንስ፣ “ነምጥ ቅጽል
ስለ ህንፃቻን፣ እኩ እኩ ለቦበዳቻ
አብቻናን እኩ መሰ ይሰሰሸቱ” ጽድ
አቶ ፍምቱ::
20ለብን ህንፃቻናኩ ማንጻገኘን እኩ
በርባን ገደ ይሳማ፣ ይሰሰው እኩ
ሙ እኩ ከዚተኞኑ ስምተ ለሰበን::
21በአዋጅ በየ ሰን፣ “እኩ ለማን
ከናን ካሳ እኩ ለሰ ከዚ ገደ
አሰነ ሂሳ በርባኝ?” ጽድ እመሰ
ወፈቻ:: ስሳንስለ፣ “እሰ ይጠለ!”
ፀይና ይሰበን::
22ይሳጠሉ፣ “የሰሰ ለሰ ከርሰያለ
ንም የሙ ስሳኑ? እኩ የኩ
ወፈቻ:: ወፈቻናኩ፣ “እሰ ይጠለ!”
ፀይና ይሰበን::
23ይሳጠሉ፣ “ማለኩ? እኩ የኩ
ማለ ሆኖቻ?” ጽድ ወፈቻ::
እኩ ገደ እተመ መልቻበኩ
አያኑ፣ “እሰ ይጠለ!” ጽድና::
24ይሳጠሉ የሙ እኩ መን ከኩ
የለተ ክሳ መሰ ፍጠድ ወከለ ህንፃ
በኩ እርሱኩ፣ “እኩ እገ እመ ከኩ
ቀልቀለድ፣ ስሳን፣ ስታውተሙ!”
ፀይና ሰን፣ ይጠለ ወጪ ይጠለ
ሁርከለ ይቀበ::
25ነምጥ ሆንድናኩ፣ “እግዢስ ገደ
አይለከናኩ ሁንኑ?” ጽድና ይሰበን::
26እኩ በርባኝ ገደ ስሳን ሂሳ
የሰሰን ገደ ገፈሬ እኩ እኩ ፍጠድ
ሙ ይበርሰለ ለሰ ከና::

አልዋን ይሰሰኑ ቅሰሳኑ

27: 27-31 ካወል ⇒ ማር 15: 16 - 20

27ለአዋጅ በአዋጅ በየ ይሰሰኑ
ገራ መኑ በአዋጅ በየ ይሰሰኑ ለአ
ቁጥ መረሰ ዓይ ይሰሰኑ መልት
ቀበን:: 28እኩንስ እራተኩ እሱ በበኩ
አራተኩ ይማ እኩ እሱ እኩ እራተኩ::
29ገንዘሩ ወፈቻ፣ ወጪ መረሰኩ ይሁኑ
መታሳኑ ካሳን፣ ሁርከለ ከኩ ምርጫ
ከሰበ ለሰ ከኩና፣ ቁሰሰ ይረከትኩ ይፈ
በንፃተኩ፣ “የ ወጪ ይሁኑ ወፈቻ;
ነገማ!” ጽድና ለሰተኩ ቅሰን:: 30አቶ
ቁራ:: እሰ ለሰሰ ቁሰሰ መታሳኑ እራተኩ
ኩናተማኩ:: 31እርሱ እተ ቅሰስ በየ የ
አራተኩ ለሰ እሳው በበኩ ወያሳ ይሁኑ
በኩ ለሰተኩ እራተኩ፣ እገበለ ፍጠድና
ፀይና ለሰ ለሰበን::

የሰሰ ይጠለመ-ቁ

27: 33-44 ካወል ⇒ ማር 15: 22- 32; ል.ቁ 23:
33- 43; ል.ቁ 19: 17- 24

32አቶ ገደ በአኩስ እመ በየ ቅሰኑ
ከኩ ሆኖቻ ጽድመ፡ ወተኩ እርሱኩ እኩ
እኩ ፍጠድ ሰን ባቱ፡ ደርቃቅሰስንም::
33እኩንስ በኩ ተፈተኩ ጽድመ፡ ቤኩ
ገፈተኩ ጽድና በኩ በ-ቁ መታ
ቁበኩ:: 34አቶተኩ ይሳ መረኩ ከኩ ለቀ
ቁተን እተ መከማሹ እኩ እኩ ፍጠድ
ከኩና፣ እኩ ገደ እርሱ ይንድማ በየ
ቅጠድ:: 35እኩንስ እኩ ለሰ ፍጠድ
ስለ በየ እሞ በ-ቁተኩ እራተኩ ገር
ገር ወፈተኩ፣ ከኩስ እኩ መን ፍጠድ::
“እኩ እራተኩ ገርገር ወፈተኩ፣ ከኩ
ከኩና እማ በ-ቁተኩ” ጽድና ሰን ለው
ተመኩ ታክ:: 36እኩንስ እቶ ታክኩ
እኩ እሱ ተረጋግጧ:: 37መታሳኑ ገራይናኩ
ከተበ ወጪ እኩ እተኩ ሁመተማ በኩ
ስለ ወተኩ ከኩና፣ ከተበኩ ሰ-ንስ፣
“የሰሰ፣ ወተኩ ይሁኑ ወፈቻ፣ ለሰ ከኩ
ፀይና:: 38አምጥና ለመስኩ ወተኩ ከኩ

የ24 የኩን ሲሆ፣ 29 የኩን ሲሆ ፍጠድ፣ 29 የኩን
ሀላለሁ፣ 30 የኩን ሁላለሁ፣ 31 የኩን ሁላለሁ;
32 የኩን አያማኑ የአቶኩነዣ፣ 35 የኩን
አ-ቁ፣ 37 የኩን ሁላለሁ;

በርከ የሚገባት፣ ክንዋ ካሬ በርከ
ብታት እስ ወልጻ ዲጂዕመን፡፡
የወር አቶን ድጋፍንስ እስ አረብስ
ተረን፡ መታሰቢስ ሪፖነ፡⁴⁰ አቶ
ከን መን ቁልፍለም ዓግባው ጉዳ ሰላ
ከሰት ዓይነቱ አሻርቱ፡ ማረ አቶ
አልቻ! አቶ የ አልሙ ወቀም ታቻ
ፈጥሮ ጉድ በእን” ፖድን፡፡

⁴¹አክብ-መስ ለማን ቤትዎን፡ በር
ሰ.ሰጥ ለራሱኝ ማንተ-ዶተን እስተ
ቆበን፡ አከበስ ፖድን፡⁴² እን ወረ
ከን አልፅሬ፡ አራሳ ጉዳ አልፅ ሆን
ደንዳሪ፡ እን የ መቱ እስራሳለ ተኩ
አመ ልጥሮ ጉድ ማስ-እና፡ እስ እስተ
ንሳዣቱ፡⁴³ እን ወቀ አመት፡ ወቀም
የ እስ ፖለቱ፡ ማረ አመ እስ ማለቻ፡
እን፡ እን አልሙ ወቀም ታቻ-ፍር፡፡”

⁴⁴አያምና እስ ወልጻ ዲጂዕመንስ እኩ
ሰ-መ ፖድኑ እስ አረብስ፡፡

የሰነ የአሳ

27:45-56 ከዚህ ⇒ የገ 15:33-41፣ ል.ቁ23:44-49

⁴⁵በአቶ ፖሳኔ ፖልቀዥ ቤት
ሰአት፡ ለገለፅ-ት ይዘን ለኋ ለ-ጂዕ
መረ በእና፡⁴⁶በአቶ ለአቶ፡ ለገለፅ-ት
የሰነ ለገለፅ ት-ዳናን፡ “እለ-ሸ፡
እለ-ሸ፡ ማግ ለበቃ-ና?” ፖድ እና፡
እከንሰለ “የ ወቀዥ፤ የ ወቀዥ፤ አቶ
ማለፈ እኩ-ፍቱ?” ፖድ፡፡ “ንወጥ
አቶ ፈሰዴተን ካሳ ወከ ወከ የመ-
ዋን ካስ ፈጋዴት፡ “ንወጥ ክን አል
የሰን ወመ” ፖድ፡፡

⁴⁸የመ-ሰ-መ እንደ ካሳ እን ወከ
ፈጻ ፈቻ ለጋዴት ፈጻ፡፡ ፈጻ ለመና
ፈጻ-ገና ካሳ መልክ ፈጻ አል-ት
ካሳ፡ እኩ እን ፈ-ተ-ፍሰ የሰ-ሰና፡ ካሳ፡⁴⁹

“በዚ ክን ጉዳ፤ “እሳ መኩ፡ እኩ አል-የሰ
ፈ-ሸ እስ አልፅ አርማና-ቴ!” ፖድ፡፡

⁵⁰የሰ-ሰና አመስ ወቻ ጉዳዴን እኩ

ለ-ሰ-ሰና፡፡

⁵¹የይ-መ ለኋ ጉልጂንም መን ቁል
ቀል-ም እኩ ለ-ጂ ጉዳ-ት በኋ ለመ-ት
ተ-ርአል-ም፡ ለጥ-ት ጉልቻ-ቱ፡ ቁርአው

ንስ ንብረቁቻ፡⁵² አዋይ-ትንስ በነ-መኑ
ቁልቀል-ን ይ-እና ተረን ሆ-ዳን ይ-እ
ከ-መኑ፡⁵³ እነዚስ ይ-እ ከ-ሰ-ሰና
በ-መ- አዋይ ካሳ በኋ ለመ-ት ቁል
ቀል ለ-ኋና፡ ስም-ት ሆ-ዳ-ት-ን መ-ል-እ
ተ-ኋ፡

⁵⁴አይ-ቻን ይ-እ ለ-ኋ-ና ወር እኩ
ውል-ን ይ-ሰ-ሰና እኩ ተረን ወ-መ- ለ-ቻ
ለ-ኋ-ና-ና ወ-ቻ እኩ-ት ተ-ኋ መ-ኋ-ና እኩ
ተ-ኋ-ና አ-ከ-መ-ስ ለ-ቻ-ተ-ኋ-ና-፡ “ቅ-መ-ቅ እኩ
አ-ለ-ሙ ወ-ቀ-ም ታ-ቻ-፡፡”⁵⁵ የ-በ-ር
ቻ-፡ ይ-ሰ-ሰና ተ-ቻ-ቻ-ለ-ቻ-፡፡ ፖ-ድ-ኑ፡ ገ-ል-
ለ-ኋ-ና-፡ እ-ሰ-ሰና ተ-ቻ-፡፡ “ቅ-መ-ቅ እኩ
አ-ሰ-ሰና-፡ ለ-ቻ-፡፡ ተ-ቻ-፡፡ የ-ቅ-መ-ቅ-፡፡”
አ-ሰ-ሰና-፡ ለ-ቻ-፡፡ ተ-ቻ-፡፡ የ-ቅ-መ-ቅ-፡፡”

የሰ-ሰና አዋይ-ሙ-ሳ

27:57-61 ከዚህ ⇒ የገ 15:42-47፣ ል.ቁ 23:
50-56፣ ል.ቁ 19: 38-42

⁵⁷የ-መ- ለጥ-ት ጉልጂና-ት ነ-መ-ና-
የ-ሰ-ሰና ይ-ሰ-ሰና ፖ-ድ-ኑ፡ ወ-ቅ አ-ር-ማ-ት
የ-እ- ፈ-ራ-፡ እ-ን መ-ታ-ሰ-ስ በ-ረ-ታ- ይ-ሰ-ሰና
ቁ-ራ-፡⁵⁸ እ-ን ይ-ሰ-ሰና በ-ረ- ፈ-ቅ ፈ-ራ-
የ-ሰ-ሰና-፡ ይ-ሰ-ሰና ይ-ሰ-ሰና እ-ኩ ፈ-ኩ-
ሰ-ን እ-ኩ ከ-መ- እ-ይ-ቻ-፡⁵⁹ የ-የ-ሰ-ሰና-
ፈ-ኩ-፡ ፈ-ኩ-፡ ለ-መ-ኤ ቁልቀል ቁ-መ-
ተ-ፈ-ሰ- ለ-ቻ-፡ ወ-ቅ-፡ እ-ኩ-፡ ወ-ቅ-፡ ወ-ቅ-፡
አ-ዋ-ይ እ-ራ- ክ-ን ጉ-ዳ-፡ ተ-ቻ-፡ እ-ኩ-፡ እ-ኩ-፡
ከ-ሰ-ት መ-ራ-ሙ- ቁ-ል-ሙ- ወ-ቅ-፡ እ-ኩ-፡
እ-ኩ-፡ ለ-ቅ-፡ ለ-ቅ-፡ እ-ዋ-ይ ለ-ቅ-፡ ለ-ቅ-፡
ተ-ቻ-፡፡

አ-ገ-ዳ- አ-ዋ-ይ

⁶⁰የ-ጥ- አ-ቶ አ-ን-ት ፖ-ድ-ኑ-፡፡ ጉ-ዳ-

³⁹ የ-ጥ- ለ-ር-ጥ-ጥ-፡፡⁴⁰ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁴¹ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁴² የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁴³ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁴⁴ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁴⁵ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁴⁶ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁴⁷ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁴⁸ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁴⁹ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁵⁰ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁵¹ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁵² የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁵³ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁵⁴ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁵⁵ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁵⁶ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁵⁷ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁵⁸ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁵⁹ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁶⁰ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡⁶¹ የ-ጥ- ለ-ጥ-ጥ-፡፡

ቁ.ቃ.ቃ. በዚ ለሚገኘው ህጻ
በኋ ቁ.ለ እ.መስቀል የ.ረት መልት ቅበ
መን፡ ይ.አ.የንድ አነስ ጽ.ሪ፡ “የ.የ.ቃ.፣
አነ ካ.ም.ቃ. ደ.ተ.ገ.ገ.ር.ግ. በ.ን አቶ
ለ.ለ.ፋ.ን ይ.ኋ.፣ እ.ን ቤ.የ ስ.ሳ. በ.ዚ
ቁ.ለ ን.ት.ከ. ይ.ኤ. እ. ው.ቃ.በ.ብ.፡” ይ.የ.ፍ.
አነ እ.ዋ.ል በ.ን ህ.ን ገ.የ. ቤ.ደ.ት
አ.ገ.መ. እ.ሮ.ቃ.፡ የ. ከ.ን ተ.አ.ዋ.ቃ. ቤ.ራ.
ቁ.ን ይ.ቃ. ሰ.ራ.ሳ ሁ.ት.ኋ.፣ እ.ን ወ.ራ
ቁ.እ.ን ከ.ሳ ከ.ሳ.ሪ ይ.ኋ.ኋ. ን.መ.ት እ.ይ.ሰ.፡
የ.ወ.ም.ግ.ን ቁ.ማ ከ.ን.ጥ እ.ሰ የ.ራ መ.ሳ
ሁ.ማ.ጥ.፡” ይ.አ.መ.ስ.ስ ይ.ሰ.በ.፡ “ዋ.ር
የ.ሮ.ሙ ቁ.ዳ.ቅ ይ.ቃ.ቅ አ.ነ.መ ቤ.ት.ጥ.ት
አ.ዋ.ል.ቃ. እ.ግ.ሰ.ሳ.” ይ.ኋ.ኋ.፡ “የ.የ.ፍ.
አ.ገ.ን ይ.ቃ.ቅ ይ.ግ.ሮ.ቃ.ት ይ.ጥ ጉ.ዳ.፡”
ዋ.ር.ሮ.ሮ ለ.መ.ድ.ኋ. አ.ነ እ.ዋ.ል በ.ን
አ.ገ.መ. ጉ.ዳ.፡”

፩፻፷፭ የኢትዮ የሰንበር

28:1-8 *הַמֶּלֶךְ יְהוָה* 16:1-8 : *אֱלֹהִים* 24:1-10

28 በጋዢና የወሰት ጥሩ ይልቀበ
ተርጉዞ ሰራ ማርያም እኩን
መማሪዎች ማርያም እኩን ታሪ በር
አውሮፃ አዋላቸ እለል ይቻቸ፡፡

Հի՞ք Ո՛ղ, Թակէն Դեք Քի
Ողջ Ե՛ւ Ահ Քի Ո՛ղը Արձ
Ուշ Քոյթ Եւլաթ Էւ Ժհագ
Աբէն Ահ Դեզո Դէս: ³ Պրդժոն
Ահ Աի Ուպէր: Խաչնար Ահ,
Աի Ասը, Քէ: ⁴ ԳՎԸԸԾՐՅՇ Ո՛շը⁵
Ո՛ղը, Ա՛ղ Ո՛ղիւնք Մլտէն Հիմա
Կտ Քհ Դէս: ⁵ Թակէն Ո՛շը
Տէշ Ո՛շը Աին Ֆէ: “ՍՅՌՈՒԴԻՇ!
Աի Ածը Բա՛ն Ա՛ղ ԿՇԵՄԾ Քէ
Ու Ուզուշ Աւ Աւի: Ծէն Ա՛ղ ՄՇ
Ֆէ: Հիմա Ֆէ Ու Քհ Իհաւէն:
Իդի: Ուիք Աշ Ավա Քէ Ահա:
Դ' Ե՛ւ Քհ Քփէ: Աշ Մւ Քհէ
Իւ Իհաւէ: Իդի: Աշ Ածը Քհ
Դա Ե՛ւ Քփէ: Ա՛շ Դու Յաւ
Ֆէկ: Ուրդունդ Մոյ: Ի՞՞ Աշ
Ածընդ Մոյւշ:”

ተሰላ ገመድ ተኋን ተተመኑ አራተኛ
አዋልም በር ዝመን፣ በረቶተኩት
ህመኑናስ ፍላጊ፡ ዝዕሩመ ለለ የሰነድ
አሳንተ ፍል ነገሮ ለሳን ዘዴቤት;
አሳንተ አሰተ ድሃተኬ ማረጋገጥ መር
መኑ ለገዢናፍ፡¹⁰ ወይስስለም፣ “ሀገርና
ተና፣ ይችሁ እኩ ለሳን ገዴ በላይ
የመኑና ለበደረግ ከዚተ ሁማ፣ እኩ
ንጂ አቶተ እኩር” ይጠፃፃ፡

የኢትዮጵያ

11 አቶ ቁ-በርሃን ስን ክራ ደረሰ-
ዋርድዎች ሰነ ካሳ ቅዱ መጋዣ
ስኬን ወን ተከ መሬ ሌብ ሆነበ
ተ-ተመ ሪመን:: 12 ሌቦን ሆነበን
አገ ማንጻዥ-ት ወደን ወልት ቀበሙኑ
መርከተኑ ቤት ሌቦ ሌ-ል-ጥ-ጥ-ጥ-ና ማለቀ
ሸቦ ካኬን:: 13 አከበን ደረሰን:: “አቶ
ኞረኝ በራቅኩን ሁልከኝን ፍራኝ አበ
ሁተን ደረሰ-ት ሁሞት-ት ሪማ:: 14 ወጥ
ከን የ ገራ በ-ላ-ጥ ቤት ሰኔ:: እ
አበ አመንጻኝና ለክና ደረሰ ደረሰ
የኩና::” 15 ሌ-ል-ጥ-ጥ-ጥ-ና ማለቀ ሰነ ፍራ
ጥ-ኑ አከመ አይ-ይ-መን ጉዳን:: እያን
ከ-ን ሁን ሁርኩ ሁርኩ ደህን-ት በ-ረ-ጥ
አይ-ይ-ማ ደረሰ::

አርገኘ ጥና

16በረታኑ ከዚያ ቅዱስ ስንጋ
ቁሉ ማየት ጥሩ አርጋመው በዚ
የሰብ ይች እናንድ ይሸ ተኩ ስኩ
ቁጥር፡፡ 17አገንሰ የሙ እስ አርጋንት
ጤነገኝ፡ እናን ከዚ ቅዱስ ቅዱስ ጥሩ
መመሪያ፡፡ 18የሰብሰብ እናንት ይሸ
እኩስ ይሸ፡ “እናንም መቀጣት ስማ
ረት ለፈጸም የ ነኝነት፡፡ 19በኩፍ
ቁጥር፡ ስለ ቢሮም መቁ እቅድና
መቁ እልማት፡ መቁ ባኩር ቁል

*63 Ph.3 3.PCR: *65 Ph.3 A.28: *66 Ph.3
 *70 A.H. 5.A.T.: *66 Ph.3 A.28: A.T. 5.A.T.:
 *3 Ph.3 A.28: *4 Ph.3 A.8.03: *6 Ph.3 6.0:
 *9 Ph.3 4.0: *9 Ph.3 one.L.C.2: *11 Ph.3
 6.0: *11 Ph.3 5.0.1. PCR: *12 Ph.3
 8.0.7: *12 Ph.3 0.0: *18 Ph.3 2.0.3:

ቍል-ት; ፳፻ መደቂ-ት; በረታ-ተ ገ-፻፡ ህንጻ የ-መ-፻ አያ-ኝ-ት ገ-፻ መደ-፻
፲፻ የ-ቃ እን እስን አይ-፻ መ-፻ እስን ወለ-ን ይ-፻፡፡”
አን-፻ እስን በር-ቤ-፻፡ ክ-ጥ-፡ እን
፲፻ የ-ቃ መ-፻፡፡”